

የድራማዊ አስተዳደር ምክር ቤት በትራክኩ
አስተዳደር ፕሮጀክት አዋጅ ቁጥር ፭፻፲፭/፭፻፲፯
አንቀጽ ፪፭ ፳፱-፳ (፳) (ለ) በተሰጠው ለማግኘ
መሠረት የሚከተሉውን አውቃል::

ክፍል እናድ

ታችላለ

፩. ይህ አዋጅ «የድራማዊ አስተዳደር ይቶዣ በቅት
ዓመት የበደት አዋጅ ቁጥር ፭፻፲፭/፭፻፲፯ ተብሎ ሌታችላለ::

፪. በፊት መንግስት ከሚደረገው ድንጋጌና
ከከለተውና ከሚሰበበው ገዢ ይቶዣ በቅት
ዓመት የአስተዳደሩ አጠቃላይ ገዢ የሚከተሉው
ይሆናል::

፫) ከፊት መንግስት ድንጋጌ:

- ከመንግስት ግምት ቤት በር 1,017,342,656
 - አውቃል እርዳታ በር 1,844,100
 - ከቀባይነት ለማት ገዢ በር 139,200,000
- ፬) በላል ቤት በር 1,257,860,346
- ፭) 2008 ዓ.ም የበደት ተመሳሽ በር 106,000,000
- ፮) ከ ወሰት ገዢ በር 30,000,000

ታችላለ ተምር..... በር 2,552,287,102

(ሁለት በ.ለ.የን አምስት መቶ ማምሳ ሁለት
ማ.ለ.የን ሁለት መቶ ለማንኛ ስጋት ገዢ እናድ መቶ
ሁለት) በር በቶ

፯. ከተሞለ ይ ቅን ይቶዣ በቅት መግባር እስከ ስኔ ይ ቅን
ቁዱ በቅት መግባር እስከ የበደት ዓመት ቤት
መስጥ ከከለተውና በፊት መንግስት
ከሚደረገው ድንጋጌ የሚገኘው ገዢ ከዘመ አዋጅ ጋር
በተያያዘው ለማግኘት በተዘረዘሩው መሠረት
ቀኑ ስኔ ይቶዣ መስፈርቶች የሚከተሉው መሠረት
ቀኑ ስኔ ይቶዣ መስፈርቶች የሚከተሉው መሠረት
በዘመ አዋጅ ተፈቅዶል::

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 12(1) (b) of the Dire Dawa Administration charter No. 416/2004, the administration of Dire Dawa proclaimed as follows.

PART ONE GENERAL

1. This Proclamation may be cited as “The Dire Dawa Administration 2016/2017 fiscal year budget proclamation” No 50/2016”

2. The total revenue of the Administration of the year 2009 E.C. which is made up of Federal subsidy and the administration’s revenue is as follows;

a) From Federal subsidy;

- Government treasury Birr 1,017,342,656
 - External assistance & Loan Birr 1,844,100
 - Sustainable Dev.t Goal Birr 139,200,000
- b) Ordinary revenue Birr 1,257,860,346
- c) Returned from year 2008 EC Birr 106,000,000
- d) From internal revenue Birr 30,000,000
- Total Sum Birr 2,552,287,102

(Two billion five hundred fifty two million two hundred eighty seven thousand, one hundred two Birr only)

3. the Administration’s revenue is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 2008 E.C. and ending on Sene 30, 2009 E.C. from administration’s revenue and federal government subsidy for the undertakings set forth in the schedule here to:

v) ሌጠብቃና መጠወች.....	ብር	1,144,819,042
ለ) ለከታታል መጠወች....	ብር	<u>1,407,468.060</u>
፩፻፪፲ ታጥሚያ:.....	ብር	<u>2,552,287,102</u>
(ሁለት በ.አ.የን አምስት መቶ የምሳሱስ-ለት ማረጋገጫ ሁለት-መቶ ስማንያዊ ስባት ስ. አንድ መቶ ሁ-ለት)ብር ብቃ		
ቁ. በዘመኑ አዋጅ በእነዚህ ይ እና ይ ላይ ተተክሏል የጊዜ የውጭ ኮርናር ካለዋቸው ጋር ተያይዞ::		
ጀ. ይህ የውጭ በይት በእስተዳደሩ በየውጭ ስራቋረጥ አየተከፈለ የሚያለው ሆኖ ለቋሚ የመንግስት መራታቸው የደመዣኑ ቅድመዋሪ ከፍር ለመሰጣቸ፡ የከፍያውን ገዢ ለመሰጣን እና በዘመኑ አካን በማስጠቃቅ በድር ላይ የሚከፈልው መለድ የፋይናንስ እና አ.ከናወጣ ለማት በ.ር በማያወጣው መመሪያ ይመለናል::		

ክፍል ሁ-ለት

ብንኩት አስተዳደር

፩. ተከሳሽ የብንኩት አስተዳደር የሚመራው አግባብ ባለቤት የሚመራው እና የእስተዳደሩ አዋጅ ዶንበ፡ መመሪያዎችና የእስራር ለመግኘት መመሪት ነው::
፪. አስተዳደሩ ስለሚገኘው በይት የሚሰተዳደር መሌማት በዘመኑ አዋጅ ላይ ለተተመለከቱ ለአዲስ መያዣ በብንኩት ዓመቱ ለተፈቀዶ ለተተታልም ይህን ለመደበኛ መራቸው ከዚው በትርጉ ከዚያጉ ወይም ከሁገር ወሰጥ በድር ዕርሻ፣ ወይም ከሌላ ምንጭ ተጨማሪ ገዢ ለተከሳሽ የብንኩት አስተዳደሩ በስራ አንድዎል ሆኖ ለማት አስተዳደሩ ስለሚሰጠ ለብንኩት ዓመቱ በተጨማሪ በይትነት አንድጋድቃቸ ይደረጋል::

- a) Recurrent expenditures Birr 1,144,819,042
b) Capital expenditures ...Birr 1,407,468.060

Total Birr 2,552,287,102

(Two billion five hundred fifty two million two
hundred eighty seven thousand, one hundred
two Birr only)

4. The Revenue and expenditures list stated in
Art 2 and 3 of the proclamation is attached
to this proclamation.

5. This expenditure budget shall be expended
(reburses) monthly without interruption,
the Finance and Economic Development
Bureau may issue directives regarding the
grant of advance salary to permanent
government civil servants, to fix the period
of repayment, and the interest to be paid
there on.

CHAPTER TWO

BUDGET ADMINISTRATION

6. Budget Administration the Budget is to
be administered in accordance with the
relevant proclamation, regulations,
directives and working procedures of the
Federal Government and Administration.

7. Regarding the administration power to
administer budget, it shall approve as
additional budget for the fiscal year
supplementary income generated from external
loan, assistance, or domestic loan or any other
sources, for capital and recurrent projects not
indicated in this proclamation or allowed by
the fiscal year.

፩. የአስተዳደር አስፈላጊዎች አካላት ስልጣን

፪. የድራማዊ አስተዳደር አስፈላጊዎች የሚከታክለ በት አገልግሎት እኩል በላይ ማረጋገጫ በየሰራ በአመታቸውና ገዢዎች አገልግሎት በዘመኑ አዋጅ መሠረት የተፈጸመውን በቻቻ የሚስተዳደር ስልጣን አለው::

፫. የቀበሌ አስተዳደር በዘመኑ የበደት አዋጅ የተሰጠውን የበደት ጥርቶ መሠረት በማ ተረጋግጧት የሚስተዳደር መለያ ስልጣን አለው::

፬. በፍርድና የሚታወቁ የመንግስት አካላት ለማስከራከር በታቸው ሆኖም አገልግሎት በዘመኑ አዋጅ ከተፈጸመው በደት ክፍያ እንዲፈጸምላቸው በማጠቃቅ ገዢ የፋይናንስ አ.ከናዣ ልማት በር በሀሳብ አስተዳደሩ ጥና ከፊል ስልጣን አስፈላጊዎች አካላት ስልጣን አለው::

ክፍል ማስታ

የበደት ክወመር

፭. የዘመኑ በታቸው ለተመለከተት አካላት በዘመኑ አዋጅ መሠረት የበደት ክወመር ስልጣን ተከተሉ ተዋል::

፮. የድራማዊ አስተዳደር የፋይናንስ አ.ከናዣ ልማት በር::

፯. በአስተዳደሩ ይረዳ ያለ መንግስት መሠረት በት ለማጠቃቅ በእንደ የመንግስት መሠረቶ በት ሲሆን ከእንደ ገዢ ከእንደ የሥራ ክፍል/ ገዢነት ዘዴ ለለ በሥራ በኩል በቅጥ ለሚከታክለ የሚሸጋር::

8. Powers of the Executive organs of the Administration.

- 1.** The heads of the executive organs have the authority to administer the budget allocated to the function and projects of their office.
- 2.** Kebele administration has the authority to administer the budget within the overall budget ceiling allocated to it by this proclamation.
- 3.** The Finance and Economic Development Bureau is here by authorized and directed, upon the request of the concerned executive organs, to disburse out of the administration's revenues and other funds the amounts appropriated here in for undertakings of their respective organs .

CHAPTER THREE

BUDGET TRANSFER

9. The understated organs are granted the authority to transfer budget:

- 1.** Finance and Economy Development Bureau may transfer budget where
 - a. an organ of the administration requests budget transfer from one of its programs or sub-units or projects to another,

ለ. በአስተዳደር ያረጋ የመንግሰት መሥራም በት
ልጠይቷ በእኔድ ንርፍራው ማሸራ ባካል ከ
ደጀክት ወይም ከእኔድ ሂሳብ መደብ ወደ ሌላ
ሂሳብ መሬብ ባማዴር :

ሐ. በአስተዳደር ያረጋ ያለ የመንግሥት መስራም
በት ጥያቄነት በተፈቀደ የከተታል በቃት ባ-ና
በእኔድ የመንግሰት መሥራም በት ከእኔድ የሥራ
ከፍል ወደ ሌላ የሥራ ክፍል ወይም ከእኔድ ከ
ደጀክት ወደ ሌላ ንርፍክት ወይም በእኔድ የሥራ
ባካል ንርፍክት ስር ከእኔድ ሂሳብ መደብ ወደ
ለላ ሂሳብ መሬብ ባማዴር :

መ. በአስተዳደር ያረጋ ያለ የመንግሰት መሥራም
በት ሲታችቷ ለመሠከድ በቃት ከተፈቀደው
ደመወዝና አበል ወደ ስራ ማስከና የሚዘውር :

፪. በቀበሌ የተያዘገበ መደበኛና ክተታል በቃት በቃቱ
በተፈቀደለት ቁበሌ አስተዳደር የሚከርቡ በት የገዢና
ለምጣነት መመራት ወደ አስተዳደር ወይም ወደ
ለላ ቁበሌ ባማዴር :

፫. የቀበሌ አስተዳደር የሚከርቡ በት

ሀ. በቀበሌ አስተዳደር ያለ የመንግሰት መስራም
በት ሲታችቷ ለእኔድ የሥራ ክፍል ከተያዘው
ቃት ወደ ሌላ የሥራ ክፍል በየሂሳብ መደብ
ባማዴር :

ለ. በቀበሌ አስተዳደር የመንግሰት መሥራም በት
ለታችቷ በተቀቀለ ባለታል በቃት ወሰጥ ከእኔድ
ነርፍራው ማስ ሌላ ንርፍራው ወይም ከእኔድ ከ
ደጀክት ወደ ሌላ ጥርፍክት በረሂሳብ መሬብ
ባማዴር :

ተፈዢዎች አገልግሎት ቅ_ ቅጽ ባግድ ባግድ

አብራሃም አስተዳደር

የደረጃው አስተዳደር ከንድብ

b. where government sectors of the administration so request transfer from one accounting title to another with in its programs or subunits or projects,

c. Where government sector of the administration so request transfer of its capital budget from one sub-unit to another , from one project to another, or from an accounting title within to another in a projects.

d. An organ of the administration Requests transfer of its recurrent budget from salary and per dim to running Cost.

e. To transfer recurrent or capital budget of one Kebele to another or to the administration, with the written agreement of the concerned Kebele .

2. Kebele Administration council May transfer budget where;

a. An organ of the Kebele requests transfer of budget from one of its sub unit to another,

b. an organ of the Kebele requests transfer of capital budget from one of its programs, or project to another.

Done at Dire Dawa, this July 29th
2016.

Ibrahim Ousman

Mayor of Dire Dawa Administration

የመሸሪ የገዢ በደንት ድልድል

1. ወጪ

	<u>ብር</u>	<u>ብር</u>
(v) <u>መጀመሪያ ወጪ</u>		
አስተዳደርና መቅለ አገልግሎት	321,875,796	-
አ.ከናሽ	87,485,547	-
ማስበራቸው	523,863,353	-
ለላቸው	81,100,000	-
መዘዋዕና ቤታዊ	130,494,346	-
መጀመሪያ ወጪ ድምር	1,144,819,042	

(A) ከተታል ወጪ

አስተዳደርና መቅለ አገልግሎት	142,071,498	-
አ.ከናሽ	351,359,400	-
ማስበራቸው	287,003,022	-
ለላቸው	52,212,567	-
መዘዋዕና ቤታዊ	574,821,573	-
ከተታል ወጪ ድምር	1,407,468,060	
አጠቃላይ የመጀመሪያ ከተታል በጥ	2,552,287,102	

2. ፍ.ይናንስ

(v) <u>የእንርዥ ወሰጥ ገቢ</u>		
የታክክለ ገቢ	970,304,759	-
ታክክለ የልሆነ ገቢ	32,150,587	-
ይንቀሳቸው	1,017,342,656	-
ወስጠት ገቢ	30,000,000	
ተመሳሳይ	106,000,000	
ማዘዋዕና ቤታዊ	250,000,000	
የከተታል ገቢ	5,405,000	
ለምክክል አመት ለማት ገቢ	139,200,000	
የእንርዥ ወሰጥ ገቢ ድምር	2,550,403,002	

(A) የመሸሪ እርዳታ

የመሸሪ እርዳታ ድምር	1,884,100
---------------	-----------

(B) በደንት እና ክፍያዎች

መቅለ በደንት እና ክፍያዎች	-
-------------------	---

(C) የእንርዥ ወሰጥ በፊር

መቅለ ገቢ እና ክፍያዎች	<u>2,552,287,102</u>
-----------------	----------------------

EXPENDITURE AND FINANCING

1. EXPENDITURE

	Birr	Birr
(A) RECURRENT EXPENDITURE		
ADMINISTRATION AND GENERAL	321,875,796	-
Economic	87,485,547	-
Social	523,863,353	-
Others	81,100,000	-
Municipality and None Municipality	130,494,346	-
Recurrent Expenditure Total		1,144,819,042
(B) CAPITAL EXPENDITURE		
ADMINISTRATION AND GENERAL	142,071,498	-
Economic	351,359,400	-
Social	287,003,022	-
Others	52,212,567	-
Municipality and None Municipality	574,821,573	-
Capital Expenditure Total		1,407,468,060
Total recurrent and capital Expenditure budget		2,552,287,102

2. FINANCING

(A) DOMESTIC REVENUE		
Tax Revenue & Value Added Tax	970,304,759	-
Non-Tax Revenue	32,150,587	-
subsidy	1,017,342,656	-
Internal Revenue	30,000,000	
Retinde from 2004 Budget	106,000,000	
Municipality &None Municipality	250,000,000	
Capital revenue	5,405,000	
Miniliyum Development Goal	139,200,000	
Domestic Revenue Total		2,550,403,002
(B) EXTERNAL ASSISTANCE		
External Assistance Total		1,884,100
(C) LOANS AND CREDITS		
Loans and Credits Total		
(D) DOMESTIC BORROWING		
Total Revenue, Assistance, and Borrowing	-	<u>2,552,287,102</u>

የግብ. የወጭ እርዳታ እና በድር ማጠቃለያ

		ብር	ብር
(ሀ) የአገር ወሰጥ ገቢ.			
የታክስ ገቢ.	970,304,759		-
ታክስ ያልሆነ ገቢ.	32,150,587		-
ማዘመጃቸው	250,000,000		
የካተማ ገቢ.	5,405,000		-
ወሰንበት	30,000,000		
የአገር ወሰጥ ገቢ ድምር		1,287,860,346	
(ለ) የወጭ እርዳታ			
የወጭ እርዳታ ድምር		1,884,100	
(ሐ) የወጭ በድር			
የወጭ በድር ድምር		-	
ድምር		-	1,289,744,446

SUMMARY OF REVENUE, EXTERNAL FUNDS AND DOMESTIC LOAN			
		<u>Birr</u>	<u>Birr</u>
(A)	<u>DOMESTIC REVENUE</u>		
	Tax Revenue & Value Added Tax	970,304,759	-
	Non-Tax Revenue	32,150,587	-
	Municipality	250,000,000	-
	Capital revenue	5,405,000	-
	Internal Revenue	30,000,000	-
	Domestic Revenue Total	1,287,860,346	
(B)	<u>EXTERNAL ASSISTANCE</u>		
	External Assistance Total	1,884,100	
		-	
(C)	<u>EXTERNAL LOAN</u>		
	External Loan Total	-	
		-	
	Total	1,289,744,446	

የጊዜ በደንብ		
የሂሳብ መጽሑፍ	መግለጫ	ብር
	ዶምር	1,257,860,346.000
1000-1999		1,257,860,346.000
1000-1300	የታክስ ገብ.	904,855,748.000
1000-1190		738,394,074.000
1100-1119	በገቢ በትርፍ እና በከተታል ወጪ	644,394,074.000
1101	ጠንካና ደሞንግ	200,000,000.000
1102	የከራይ ገብ.	30,000,000.000
1103	ግለሰቦች ከሚያጥናት ትርፍ	304,188,204.000
1105	ከአከልዎን ድርሻ እና ከላይል መ-ከራይ	1,000,000.000
1106	ከከተታል ወጪ እድገት የሚገኘ ትዕዛዣ	30,000,000.000
1108	ጭልጋች	200,000.000
1109	በገቢ እቅዱዋቸው ማረጋገጫ ቅጂ	70,600,000.000
1111	የመለያ ገብ. ውስጥ	425,870.000
1112	የሙት ውስጥ	200,000.000
1119	ለለቻ	7,780,000.000
1120-1169		94,000,000.000
1169	ለለቻ እቅዱዋቸው	94,000,000.000
1170-1199		133,000,000.000
1199	ለለቻ አገልግሎቶች	133,000,000.000
1220-1239		6,757,600.000
1224	ጠንካና	750,000.000
1227	አላከራና የአልኩ ወጪዎች	395,600.000
1231	ጥጥ ድርሻ ማማ መርሆ መርሆ እና ልብስ	600,000.000
1232	ቆዳ እና የቆዳ ወጪዎች	90,000.000
1233	ከሚከራና የከሚከራ መቶች	43,000.000
1234	በረት እና የእረብ በረት	346,000.000
1235	የጽሁፏት መሳሪያዎች	270,000.000
1236	በረት ነት የልሆነ የሚለድን ወጪዎች	139,000.000
1238	አንጻዎት እና የእንጻዎት ወጪዎች	124,000.000
1239		4,000,000.000
1250-1299		26,704,074.000
1252	ከሚሽን ወከላ	225,000.000
1253	ከመገኘና	169,600.000
1254	ጋጥር ማስተካመልና ቁንቃና ልሎን	126,000.000
1255	ከተኞችም	5,000.000
1256	እቅ ማከራየት	64,400.000
1258	ጋራ ተቀራይ	150,000.000
1261	ተለከሚሄዙስን	300,000.000
1262	ጋራ	81,400.000
1263	አብስ ጉጋዢ ማስጠና	20,500.000
1264	አብስ ለፋት	300,000.000
1266	ጋጥር ባሩና እና ጋጥር ከተ ማንሳት	130,824.000

Revenue Budget		
Account Code	Description	Birr
	Total	1,257,860,346.000
1000-1999	Items Of Domestic Revenue	1,257,860,346.000
1000-1300	Tax Revenue	904,855,748.000
1000-1190	Tax Revenue & Value Added Tax	738,394,074.000
1100-1119	Tax on income, profit and capital gain	644,394,074.000
1101	Wages and salaries	200,000,000.000
1102	Rental income	30,000,000.000
1103	Profits to individuals	304,188,204.000
1105	Dividend and chance winnings	1,000,000.000
1106	Capital gains	30,000,000.000
1108	Royalties	200,000.000
1109	Withholding Tax on Imports	70,600,000.000
1111	Interest Income Tax	425,870.000
1112	Chat Tax	200,000.000
1119	Others	7,780,000.000
1120-1169		94,000,000.000
1169	OTHERS	94,000,000.000
1170-1199		133,000,000.000
1199	Other Services	133,000,000.000
1220-1239	SalesTurn Over taxes on locally manufactured goods	6,757,600.000
1224	Food	750,000.000
1227	Alcohol and alcoholic products	395,600.000
1231	Cotton,Yans & Fabrics, Textiles & Clothing	600,000.000
1232	Leather and leather products	90,000.000
1233	Chemical and chemical products	43,000.000
1234	Iron and Steel	346,000.000
1235	Stationery	270,000.000
1236	Non-metallic Mineral products	139,000.000
1238	Wood and wood products	124,000.000
1239	Other goods	4,000,000.000
1250-1299	ServiceTurn Over tax	26,704,074.000
1252	Garage	225,000.000
1253	Laundry	169,600.000
1254	Tailoring	126,000.000
1255	Legal	5,000.000
1256	Photography and Photocopying	64,400.000
1258	Works contract	150,000.000
1261	Consultancy	300,000.000
1262	Commision Agent	81,400.000
1263	Entertainment	20,500.000
1264	Barbers and Beauty Salon	300,000.000
1266	Rent of Goods	130,824.000

በ. በቻት		
የቻዕና መድብ	መግለጫ	ብር
1267	ማስበት የሚመራ.	30,850.000
1268	ሰራ ተቋራቢ	100,500.000
1279	ለለች	6,500,000.000
1291	የተምብር ምያዥ	3,000,000.000
1292	የተብር ቀረጥ	7,000,000.000
1293	ከበት ቀረጥ	6,500,000.000
1299	ለለች የተምብር ወረጪጥ	2,000,000.000
1350-1379		65,449,011.000
1369	Others goods	65,449,011.000
1400-1499		32,150,587.000
1410-1429		21,061,187.000
1414	የፍርድበት መቀበ	2,000,000.000
1415	ዶንታት	500,000.000
1417	የንግድ ድርጅቶች እና የባለሙያዎች ጥሃገና እና የንግድ ሂሳብ	7,580,000.000
1429		10,981,187.000
1430-1459		6,089,400.000
1434	የእንዲት ሁክምና አገልግሎት	1,300,000.000
1439	የታተሙ ቁጥቶ	4,000,000.000
1446	የባህል አገልግሎት	789,400.000
1479		5,000,000.000
1500-1599	የካተማ ገበያ	5,405,000.000
1501	ተንቀሳሽና የሚንቀሳቀስ ታበደቶች ምያዥ	5,405,000.000
1700-1799	ma	250,000,000.000
1701	በት ካሬ አገልግሎት	50,000,000.000
1702	ከበት ገበያ አገልግሎት	10,000,000.000
1719	ለለች ተከራክ	6,284,881.000
1721	የከተማ በታ ካኩያና ልዘ	30,000,000.000
1722	የመጀሪያ በት ካሬ(የቀበሌ እና ማዘጋጀ)	5,587,119.000
1723	የንግድ በቶች ካሬ(የቀበሌ እና ማዘጋጀ)	6,250,000.000
1725	የገበያ መቆጣት ካሬ	2,450,000.000
1726	በረት ካሬ አገልግሎት	550,000.000
1727	የንበረት ቀረጥ	100,000.000
1728	የንግድዎችን እና የመዘገበ ምያዥ	200,000.000
1729	ከለውች ካሬች	7,000,000.000
1731	ከመራት ልዘ	73,000,000.000
1741	የንግድ ድርጅቶች ባለሙያዎች ጥሃገና ሂሳብ	12,000,000.000
1742	ከበትና አጥር ቃሚያ ቁጥር	5,000,000.000
1751	የገዢት አገልግሎት(ከመራት ሌሎች)	16,750,000.000
1752	የመሆኑን ካሬ	700,000.000
1753	የሁንጋ ቃሚያ ቁጥር አገልግሎት	200,000.000
1754	የሻይኖ የፍት የዋጋና የመረጃ ሰነድ ቃሚያ አገልግሎት	450,000.000
1755	የወሳኔ ጥሃገና መስረጃ አገልግሎት	50,000.000
1773	የቦታ ማጥናት ጥሃገና አገልግሎት	50,000.000
1774	የመራት ይጠታ ካርታ የበት ባለቤትና ይጠታ የከርታ እድሜና የበት አገልግሎት	3,000,000.000
1775	አቶ እና የሚከተሉ ስራዊ የንግድ ትኩላት ባለሙያ የመሰከ አገልግሎት	5,000,000.000
1777	ቍር እርዳ አገልግሎት	4,500,000.000

1778	መመከሪያ ማረጋገጫ	7,328,000,000
1781	የመናገሻ አገልግሎት	50,000,000
1782	የወጪ ማስታወቂያ አገልግሎት	1,000,000,000
1789	ከለለው እቅዱችና አገልግሎት ምያዙ	2,500,000,000

Revenue Budget		
Account Code	Description	Birr
1267	Advertisement	30,850,000
1268	Pesticide service	100,500,000
1279	Others	6,500,000,000
1291	stamp sale	3,000,000,000
1292	Stamps Duty	7,000,000,000
1293	Housing Stamp duty	6,500,000,000
1299	Other stamp	2,000,000,000
1350-1379	Value Added tax on imported goods	65,449,011,000
1369	Others goods	65,449,011,000
1400-1499	Non-Tax Revenue	32,150,587,000
1410-1429	Administrative fees and charges	21,061,187,000
1414	Court fines	2,000,000,000
1415	Court Fees	500,000,000
1417	Business and Professional registration and license fees	7,580,000,000
1429	Other fees and charges	10,981,187,000
1430-1459	Sales of public goods and services	6,089,400,000
1434	Veterinary services	1,300,000,000
1439	Printed forms	4,000,000,000
1446	Cultural Services	789,400,000
1479	Othre goods	5,000,000,000
1500-1599	Capital revenue	5,405,000,000
1501	Sales of movable and immovable properties	5,405,000,000
1700-1799	Municipality Revenue	250,000,000,000
1701	House Rent	50,000,000,000
1702	Cattle revenue	10,000,000,000
1719	Other tax	6,284,881,000
1721	Payment of mancipality land and Lessee	30,000,000,000
1722	Rent of residual House(kebele and municipality)	5,587,119,000
1723	Rent of commercial House(kebele and mancipality)	6,250,000,000
1725	Rent from market Place	2,450,000,000
1726	Payment form rent of cattle market	550,000,000
1727	Property Tax	100,000,000
1728	Sales of Municipality and Condomeniam	200,000,000
1729	Other rent	7,000,000,000
1731	Land leese	73,000,000,000
1741	Trade organization and profesional Regestration and permition	12,000,000,000
1742	House and fence construction permition	5,000,000,000
1751	Sanitation Service(from Chat and others)	16,750,000,000
1752	Enginering fee	700,000,000
1753	Bulding construction and controling service	200,000,000
1754	Design study price and bid document preparation service	450,000,000
1755	Agreement registration Service	50,000,000
1773	Regestration service	50,000,000
1774	Land holding design, house design maintainance service	3,000,000,000
1775	Debt , Registration,Haraje service	5,000,000,000
1777	Abattoir Service	4,500,000,000
1778	Loading	7,328,000,000
1781	Recreation service	50,000,000

1782	Advertisement Service	1,000,000.000
1789	Sales of other equipment and service	2,500,000.000

四千四百四十八

የብድት ተቋጠ ኩድ	መግለጫ	መደብኛ ቦቃት	ከተታል ቦቃት	ፊትማ	ድምር
	ድምር	1,144,819.042	1,407,467.717	-	2,552,286.759
120	፩-ቤና የአንበሳ	124,944.356	25,996.904	-	150,941.260
210	ግብርና እና ገብር ልማት በር	32,168.196	13,800.000	-	45,968.196
270	የከንስትራክሽን እና በቶች	11,165.245	40,950.000	-	52,115.245
330	ባህላዊ ስራርት	29,384.137	101,000.000	-	130,384.137
340	ጠና	193,337.577	90,321.480	-	283,659.057
360	እኩዎች መከላከል	2,155.924		-	2,155.924
400	ለለቶች	81,100.000	52,212.224	-	133,312.224
460	የብድት ድጋፍ	81,100.000	52,212.224	-	133,312.224
530	ማዘጋጀበት-ዋ መሀበራ-ዋ	9,901.859	27,636.689	-	37,538.548
100	እስተዳደር መቅበሌ አገልግሎት	321,875.796	142,071.498	-	463,947.294
110	የእኩዎች መንግሰት አካል	88,129.710	67,617.431	-	155,747.141
150	መቅበሌ አገልግሎት	108,801.730	48,457.163	-	157,258.893
200	እኩዎች	87,485.547	351,359.400	-	438,844.947
220	ው-ሁ ማስታ	12,003.536	45,570.000	-	57,573.536
230	ንግድ እንዲሸጥና ተርጉም	32,148.570	251,039.400	-	283,187.970
300	ማሻበራ-ዋ	523,863.353	287,003.022	-	810,866.375
310	ት-ምህርት	292,601.214	93,831.542	-	386,432.756
350	የመራተኞች ማ-ዘበራ-ዋ ጉዳይ	6,384.501	1,850.000	-	8,234.501
500	መዘገበ በ-ዋ-ዋ	130,494.346	574,821.573	-	705,315.919
510	ማዘጋጀበት-ዋ እስተዳደር መቅበሌ አገ.	84,858.609	291,451.357	-	376,309.966
520		35,733.878	255,733.527	-	291,467.405

Expenditure Summary

BI Code	Description	Recurrent Budget	Capital Budget	Subsidies	Total
	Total	1,144,819.042	1,407,467.717	-	2,552,286.759
120	Justice and Security	124,944.356	25,996.904	-	150,941.260
210	Agricultural and Rural Development Bureau	32,168.196	13,800.000	-	45,968.196
270	Construction and Housing	11,165.245	40,950.000	-	52,115.245
330	Culture and Sport	29,384.137	101,000.000	-	130,384.137
340	Health	193,337.577	90,321.480	-	283,659.057
360	Prevention and Rehabilitation	2,155.924		-	2,155.924
400	Others	81,100.000	52,212.224	-	133,312.224
460	Transfer	81,100.000	52,212.224	-	133,312.224
530	Municipal Social	9,901.859	27,636.689	-	37,538.548
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	321,875.796	142,071.498	-	463,947.294
110	Organ of State	88,129.710	67,617.431	-	155,747.141
150	General Service	108,801.730	48,457.163	-	157,258.893
200	Economic	87,485.547	351,359.400	-	438,844.947
220	Water Resources	12,003.536	45,570.000	-	57,573.536
230	Trade Industry and Tourism	32,148.570	251,039.400	-	283,187.970
300	Social	523,863.353	287,003.022	-	810,866.375
310	Education	292,601.214	93,831.542	-	386,432.756
350	Labor and Social Affairs	6,384.501	1,850.000	-	8,234.501
500	Municipality and None Municipality	130,494.346	574,821.573	-	705,315.919
510	Municipal Admin. & General	84,858.609	291,451.357	-	376,309.966
520	Municipal Economic	35,733.878	255,733.527	-	291,467.405

የድጋፍ አስተዳደር 2009 በፊት አመት የመደበኛ በፊት አርባ

የፍቃት ተቋሙ ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጋለም / የሥራ ክፍል	ብር			
		የመንግሥት ማያዝ ብት	ገብ	አርብ	ደምር
000	ስነተኞ መ/ቤት	1,009,796,780.00	29,659,000.00	0.00	1,039,455,780.00
100	አስተዳደር ተቅላላ አገልግሎት	287,948,926.00	1,250,000.00	0.00	289,198,926.00
110	የእስራ መንግስት አካል	61,016,377.00	0.00	0.00	61,016,377.00
111	አስተዳደር መክር ቤት	9,968,989.00	0.00	0.00	9,968,989.00
01	የ ዲጋፍ መክር ቤት	9,968,989.00	0.00	0.00	9,968,989.00
112	የነትደቅው እ/ቤት	32,014,269.00	0.00	0.00	32,014,269.00
01	አስተዳደር ተቅላላ አገልግሎት	23,741,749.00	0.00	0.00	23,741,749.00
01	የግር መሰጥና አሰጣ አቅራ ባንሻነት አበረ የሰራ ሂደት	1,680,506.00	0.00	0.00	1,680,506.00
02	የሌላ ት ሁሉዕተሰብ ጥያቄ አበረ የሰራ ሂደት	1,343,973.00	0.00	0.00	1,343,973.00
03	የጊዜ ቅዱልዎች ካማ/ከፍል	2,486,934.00	0.00	0.00	2,486,934.00
05	ይ.ያስቦር ማስተባበሪያ	1,412,282.00	0.00	0.00	1,412,282.00
06	የከተማና የጊዜ መራት ክሳ ቅመት ክፍያ ወና የሰራ ሂደት	1,348,825.00	0.00	0.00	1,348,825.00
113	ጥናው እኩተር	5,754,073.00	0.00	0.00	5,754,073.00
01	የአዲት ሰራ አበረ የሰራ ሂደት	5,754,073.00	0.00	0.00	5,754,073.00
119	የአዲት እና ሆኖም ጥያቄ ቤት	13,279,046.00	0.00	0.00	13,279,046.00
01	ስተቶች ሂደት ቅዱልዎች ቅዱል ቤት	8,352,553.00	0.00	0.00	8,352,553.00
02	የጥናትና ተርሱት አበረ የሰራ ሂደት	813,149.00	0.00	0.00	813,149.00
03	የህንጻት ልማትና ይህንጻት አበረ የሰራ ሂደት	1,857,219.00	0.00	0.00	1,857,219.00
04	የስርአት የታና የወጣዎች ስርአት አበረ የሰራ ሂደት	2,256,125.00	0.00	0.00	2,256,125.00
120	ፋትህና ደሳሽንት	124,944,356.00	0.00	0.00	124,944,356.00
121	የሁን አገልግሎት	1,883,817.00	0.00	0.00	1,883,817.00
01	አስተዳደር ማስረጃና የታህ ማስጠት አበረ የሰራ ሂደት	1,019,047.00	0.00	0.00	1,019,047.00
02	የሁን ማርቀቱና ታዋኑ ማስረጃ መስጠት አበረ የሰራ ሂደት	864,770.00	0.00	0.00	864,770.00
122	የድጋፍ ደወ ይግባኝ ስሜ ዘ/ቤት	7,274,949.00	0.00	0.00	7,274,949.00
01	የወንጀል የትሔሮዘር ክሳ ክርክርና ወሰኑ መስጠት አበረ የሰራ ሂደት	4,149,303.00	0.00	0.00	4,149,303.00
01	የመጀመሪያ ደረጃ ዘ/ቤት	3,125,646.00	0.00	0.00	3,125,646.00
124	የወጪ ማስለቀቅ እና የታክክ ይግባኝ ታዋኑ ዘ/ቤት	238,956.00	0.00	0.00	238,956.00
01	በታ ማስለቀቅና የሰር ይግባኝ	238,956.00	0.00	0.00	238,956.00
127	የፖ.ስ ክሚ ዘ/ቤት	99,926,511.00	0.00	0.00	99,926,511.00
01	ፖ.ስ ክሚ ዘ/ቤት	99,926,511.00	0.00	0.00	99,926,511.00
133	የፋትህ ማጥታና ማግኘት ቤት	15,620,123.00	0.00	0.00	15,620,123.00
01	የፋትህ ማጥታና ማግኘት ቤት	4,838,074.00	0.00	0.00	4,838,074.00
02	የግጥት መከተላቸው እኩተር አበረ የሰራ ሂደት	1,263,914.00	0.00	0.00	1,263,914.00
03	የግጥት ጥያቄ ማረጋገጫ አስተዳደር መክር የሰራ ሂደት	5,137,506.00	0.00	0.00	5,137,506.00
01	መሰን ክኩተር መከተላቸው ስጋዬ ስርአት ወ/ክ ሂደት	2,870,385.00	0.00	0.00	2,870,385.00
02	የከበር መከተላቸው መረጃ አስተዳደር እ/የ/ሂደት	1,510,244.00	0.00	0.00	1,510,244.00
150	ተቅላላ አገልግሎት	101,988,193.00	1,250,000.00	0.00	103,238,193.00
152	የንብረድ አ.ከተማ ማግኘት ቤት	29,686,754.00	0.00	0.00	29,686,754.00
01	የንብረድ አ.ከተማ ማግኘት ቤት	10,149,283.00	0.00	0.00	10,149,283.00
02	አ.ከተማ እ.ንብረድ ክሚ አበረ የሰራ ሂደት	1,914,926.00	0.00	0.00	1,914,926.00
01	የመንግስት ፍ.ይደንስ አበረ የሰራ ሂደት	4,769,380.00	0.00	0.00	4,769,380.00
02	የመንግስት ገዢ ገብረት አበረ የሰራ ሂደት	4,001,730.00	0.00	0.00	4,001,730.00
03	የሀክም ገብረ(አበረ ወኩል)	707,104.00	0.00	0.00	707,104.00
04	የመንግስት ገብረ አይንስ	2,205,221.00	0.00	0.00	2,205,221.00

01	የኢትዮጵያ ከፍተኛ ማኝነት ክትትልና ባሮግን እብራር የስራ ሽያጭ	4,086,953.00	0.00	0.00	4,086,953.00
02	የወጪ ሁኔታ ግኝነት አስተዳደር እብራር የስራ ሽያጭ	1,852,157.00	0.00	0.00	1,852,157.00
155	ጥብዳሪ ሰርዓት ዘመን	12,313,603.00	0.00	0.00	12,313,603.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
000	City Administretion	1,009,796,780.00	29,659,000.00	0.00	1,039,455,780.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	287,948,926.00	1,250,000.00	0.00	289,198,926.00
110	Organ of State	61,016,377.00	0.00	0.00	61,016,377.00
111	Administrative Council	9,968,989.00	0.00	0.00	9,968,989.00
01	people representative Council	9,968,989.00	0.00	0.00	9,968,989.00
112	Office of the Mayor	32,014,269.00	0.00	0.00	32,014,269.00
01	Administration and General Services	23,741,749.00	0.00	0.00	23,741,749.00
01	Core Process of Local and International Relations	1,680,506.00	0.00	0.00	1,680,506.00
02	Core Process for Leaze and Social affairs	1,343,973.00	0.00	0.00	1,343,973.00
03	Cordination Unit for Rural kebeles	2,486,934.00	0.00	0.00	2,486,934.00
05	diaspora affairs cordination core process	1,412,282.00	0.00	0.00	1,412,282.00
06	urban and rural Land Legalization & Compensation	1,348,825.00	0.00	0.00	1,348,825.00
113	Auditor General	5,754,073.00	0.00	0.00	5,754,073.00
01	Core Process for Audit Work	5,754,073.00	0.00	0.00	5,754,073.00
119	Women and children Bureau	13,279,046.00	0.00	0.00	13,279,046.00
01	Women Children and youth bureau	8,352,553.00	0.00	0.00	8,352,553.00
02	Core Process for Reaserch and Project	813,149.00	0.00	0.00	813,149.00
03	Organizing and Development and Security of Children	1,857,219.00	0.00	0.00	1,857,219.00
04	Creating Awareness about Gender Youth Issues	2,256,125.00	0.00	0.00	2,256,125.00
120	Justice and Security	124,944,356.00	0.00	0.00	124,944,356.00
121	Justice Service	1,883,817.00	0.00	0.00	1,883,817.00
01	Core Process for Investigating Accusation/Complaints, and having Legal Measures Taken	1,019,047.00	0.00	0.00	1,019,047.00
02	Core Process for Drafting of Law, Awareness about the Laws, and Advice	864,770.00	0.00	0.00	864,770.00
122	Dire Dawa Appeliate Court	7,274,949.00	0.00	0.00	7,274,949.00
01	Administrative and General Service	4,149,303.00	0.00	0.00	4,149,303.00
01	First Instant Court	3,125,646.00	0.00	0.00	3,125,646.00
124	Land Ownership Claim & Tax Appeal Affairs Office	238,956.00	0.00	0.00	238,956.00
01	Land Ownership Claim & Tax Appeal Affairs	238,956.00	0.00	0.00	238,956.00
127	Police Commission	99,926,511.00	0.00	0.00	99,926,511.00
01	Police Commission	99,926,511.00	0.00	0.00	99,926,511.00
133	Bureau of Justice & Security Affairs	15,620,123.00	0.00	0.00	15,620,123.00
01	Bureau of Justice & Security Afairs	4,838,074.00	0.00	0.00	4,838,074.00
02	Core Process for Conflict Prevention and Resoultion	1,263,914.00	0.00	0.00	1,263,914.00
03	Security Afairs and milisha adminstration Core process	5,137,506.00	0.00	0.00	5,137,506.00
01	Vital Events Registration & Documentation Core Process	2,870,385.00	0.00	0.00	2,870,385.00
02	Civil Status Registration Core Process	1,510,244.00	0.00	0.00	1,510,244.00
150	General Service	101,988,193.00	1,250,000.00	0.00	103,238,193.00
152	Bureau of Finance & Economic Development	29,686,754.00	0.00	0.00	29,686,754.00
01	Bureau of Finance & Economic Development	10,149,283.00	0.00	0.00	10,149,283.00
02	deputy finance head and audit inspection core process	1,914,926.00	0.00	0.00	1,914,926.00
01	Government Finance Control Core process	4,769,380.00	0.00	0.00	4,769,380.00
02	Public Procurement and Property disposal service Core Process	4,001,730.00	0.00	0.00	4,001,730.00
03	renesence dam (nile dam)	707,104.00	0.00	0.00	707,104.00
04	Public Procurement Administration Agency	2,205,221.00	0.00	0.00	2,205,221.00

01	Development Plan,Budget Preparation,Monitoring and Evaluation Core Process	4,086,953.00	0.00	0.00	4,086,953.00
02	Search for Foreign Resourcess and Management	1,852,157.00	0.00	0.00	1,852,157.00
155	Public service Bureau	12,313,603.00	0.00	0.00	12,313,603.00

የፌዴራል አስተዳደር 2009 በፊት አመት የመጀመሪያ በፊት አርባ

ክፍ	የመጀመሪያ መብት / ፌርማዎች / የሥራ ክፍል	የመጀመሪያ	ገዢ	አርባ	ድጂ
02	የሰው ምብት ስራ አመራር ጥናት፡ ሰርዕት፡ ካትታልና ህምሳማ	1,756,193.00	0.00	0.00	1,756,193.00
03	የሪፖርቶች ጥርግራም እና የዚህ ጥናት ካትታልና ድርጅ ወና	1,040,993.00	0.00	0.00	1,040,993.00
04	የኢትዮጵያ ከሚሸከረበት ቁጥር መሰረት ለማት አቅርቦትና አገልግሎት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	1,397,287.00	0.00	0.00	1,397,287.00
05	የጥናት ስልጣና የምክር አገልግሎት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	1,411,270.00	0.00	0.00	1,411,270.00
06	የሰራ አመራር ለማት ወና የሰራ ሂደት	669,888.00	0.00	0.00	669,888.00
07	የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ወና የሥራ ሂደት	611,681.00	0.00	0.00	611,681.00
08	የጥናትና የመጀመሪያ ማቅረቢያ የሰራ ሂደት	957,752.00	0.00	0.00	957,752.00
156	የተዘጋጀ ባለቤልዎን	36,631,115.00	0.00	0.00	36,631,115.00
01	ታኩስ ባለቤልዎን	21,740,585.00	0.00	0.00	21,740,585.00
02	መረጃና ቁጥር ወና የሰራ ሂደት	1,918,759.00	0.00	0.00	1,918,759.00
03	አዲትና ሆነ ማስከበር ወና የሰራ ሂደት	4,001,493.00	0.00	0.00	4,001,493.00
04	የግብር አስቀመጥና አውሳኔ ወና የሰራ ሂደት	4,956,204.00	0.00	0.00	4,956,204.00
05	ትምህርና እና ስልጣና ይዘዋልና አገልግሎት ወና የሰራ ሂደት	4,014,074.00	0.00	0.00	4,014,074.00
173	የመጀመሪያ ከሚሸከረበት ጥያቄ በር	23,356,721.00	1,250,000.00	0.00	24,606,721.00
01	የመጀመሪያ ከሚሸከረበት ጥያቄ በር	4,382,804.00	0.00	0.00	4,382,804.00
02	ብዕለሁ መግኑና አይንስ	12,223,533.00	1,250,000.00	0.00	13,473,533.00
05	የመረጃ መሰረትና መሰጠበት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	4,675,499.00	0.00	0.00	4,675,499.00
06	ይመረጃ አካላትና ይግባቡትና ይግባኝነት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	2,074,885.00	0.00	0.00	2,074,885.00
200	አ.የጥናት	77,357,169.00	0.00	0.00	77,357,169.00
210	ግብርና እና ተጠሪ ለማት በር	32,168,196.00	0.00	0.00	32,168,196.00
211	ግብርና ድ/ቤት	15,138,997.00	0.00	0.00	15,138,997.00
02	የተፈጥሮ ሁብት ለማትና የመራት አስተዳደር አጠቃላይ የሰራ ሂደት	2,925,352.00	0.00	0.00	2,925,352.00
03	የግብርና አስከተገኘበት አገልግሎት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	6,580,312.00	0.00	0.00	6,580,312.00
04	የእጻዬትና አዎችና መፍትና ተረት ቁጥር አጠቃላይ የሰራ ሂደት	5,633,333.00	0.00	0.00	5,633,333.00
215	የጠጠር ለማት ማስተባበያ በር	6,938,049.00	0.00	0.00	6,938,049.00
01	አስተዳደርና በቅላላ አገልግሎት	5,346,421.00	0.00	0.00	5,346,421.00
02	የምግባ የሰትና እና የጠጠር ሲሆ እና ለጠና ሲጠና ወና የሰራ ሂደት	1,591,628.00	0.00	0.00	1,591,628.00
216	የማህበራት ማደራሻ	7,968,194.00	0.00	0.00	7,968,194.00
01	የህበራት ሲሆ ማህበራት ማደራሻና ለማት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	2,699,109.00	0.00	0.00	2,699,109.00
02	የህበራት ሲሆ ማስፈጸም የማህበራት በቅላላ እና	5,269,085.00	0.00	0.00	5,269,085.00
219	የእካባቢ ቁጥር ባለቤልዎን	2,122,956.00	0.00	0.00	2,122,956.00
01	የእካባቢ ቁጥር : ፪፩ እና የእርስ ጊዜያት ለመተ ባለቤልዎን	1,090,731.00	0.00	0.00	1,090,731.00
02	የ፩፩ ለማት ቁጥር አጠቃላይ ሲሆ ሂደት	1,032,225.00	0.00	0.00	1,032,225.00
220	ወ-ሁ ሁብት	12,003,536.00	0.00	0.00	12,003,536.00
221	የው-ማ ማደራሻና እና አንድሬ ድ/ቤት	12,003,536.00	0.00	0.00	12,003,536.00
01	የው-ማ ሁብት ለማትና አስተዳደር አጠቃላይ የሰራ ሂደት	4,611,476.00	0.00	0.00	4,611,476.00
02	የማደራሻና አንድሬ ሁብት ለማት ወና የሥራ ሂደት	1,689,905.00	0.00	0.00	1,689,905.00
03	የከርስ የወ-ሁ ሁብት አጠቃላይ የሰራ ሂደት	5,702,155.00	0.00	0.00	5,702,155.00
230	የግድ እንዲሁት ተረጋግጧ	22,020,192.00	0.00	0.00	22,020,192.00
231	የንግድና እንዲሁት በር	16,603,172.00	0.00	0.00	16,603,172.00
01	የግድ እንዲሁት መግኑና እንዲሁት በር	5,338,277.00	0.00	0.00	5,338,277.00
01	፩-ሁዋ የግድ ሲሆ የማስፈጸም አጠቃላይ የሰራ ሂደት	4,358,793.00	0.00	0.00	4,358,793.00
03	የባሁ ሁብት ማሰራጨም መዝከብኩ አጠቃላይ የሰራ ሂደት	3,716,679.00	0.00	0.00	3,716,679.00

04	የተራጋዎች ልማትና የተፈሰቶች ቁስት የሚሰጠውን እብዳ የስራ ሂድት	1,382,445.00	0.00	0.00	1,382,445.00
05	አንድሳት ልማት እብዳ የስራ ሂደት	1,231,403.00	0.00	0.00	1,231,403.00
06	የመተዳደሪያዎች እንዲሁት ዝርዝር ልማት የስራ ሂደት	575,575.00	0.00	0.00	575,575.00
232	ጥቃቅን እና አነስተኛ እንተፕሮራይሮን እኩንስ	3,976,432.00	0.00	0.00	3,976,432.00
01	የጥቃቅን እናስተኛ እንተፕሮራይሮን ልማት እኩንስ	2,610,669.00	0.00	0.00	2,610,669.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
01	public service and human resources development Bureau	4,468,539.00	0.00	0.00	4,468,539.00
02	Human resources administration study and inspection	1,756,193.00	0.00	0.00	1,756,193.00
03	Core process for Reform and program performance study, supervising and supporting	1,040,993.00	0.00	0.00	1,040,993.00
04	Core Process for the Supply and Service of infrastractires of information Communication Technology	1,397,287.00	0.00	0.00	1,397,287.00
05	Core process for training study and consultancy service	1,411,270.00	0.00	0.00	1,411,270.00
06	Core process for management development	669,888.00	0.00	0.00	669,888.00
07	Good governance affaires core process	611,681.00	0.00	0.00	611,681.00
08	Core process for improving quality and productivity	957,752.00	0.00	0.00	957,752.00
156	Revenue Agency	36,631,115.00	0.00	0.00	36,631,115.00
01	Revenue Authority	21,740,585.00	0.00	0.00	21,740,585.00
02	tax imformation and technology	1,918,759.00	0.00	0.00	1,918,759.00
03	revenue audit	4,001,493.00	0.00	0.00	4,001,493.00
04	revenue estimation	4,956,204.00	0.00	0.00	4,956,204.00
05	education and training	4,014,074.00	0.00	0.00	4,014,074.00
173	Bureau of Governement Comunication Afairs	23,356,721.00	1,250,000.00	0.00	24,606,721.00
01	Bureau of Governement Comunication Afairs	4,382,804.00	0.00	0.00	4,382,804.00
02	Mass Media Agency	12,223,533.00	1,250,000.00	0.00	13,473,533.00
05	Core Process for Providing and Collecting Information	4,675,499.00	0.00	0.00	4,675,499.00
06	yemrja akalaten Ymabeqatena ymaferate abey yesera hidte	2,074,885.00	0.00	0.00	2,074,885.00
200	Economic	77,357,169.00	0.00	0.00	77,357,169.00
210	Agricultural and Rural Development Bureau	32,168,196.00	0.00	0.00	32,168,196.00
211	Agriculture Office	15,138,997.00	0.00	0.00	15,138,997.00
02	Core Process for Development of Natural Resources, and Land Ad	2,925,352.00	0.00	0.00	2,925,352.00
03	Core Process for Agricultural Extension Services	6,580,312.00	0.00	0.00	6,580,312.00
04	Core Process for the Controll of Health and Quality of Animals	5,633,333.00	0.00	0.00	5,633,333.00
215	Rural Development Coord. Bureau	6,938,049.00	0.00	0.00	6,938,049.00
01	Administration & General Service	5,346,421.00	0.00	0.00	5,346,421.00
02	Food security and rural job opportunity core process	1,591,628.00	0.00	0.00	1,591,628.00
216	Cooperative Organaization	7,968,194.00	0.00	0.00	7,968,194.00
01	Core Process for Organizing and Development of Cooeratives.	2,699,109.00	0.00	0.00	2,699,109.00
02	Core Process for expandindig Co-operative,input and marketing a	5,269,085.00	0.00	0.00	5,269,085.00
219	Environmental Protection Authority	2,122,956.00	0.00	0.00	2,122,956.00
01	Environmental protection, Forest and climate change authority	1,090,731.00	0.00	0.00	1,090,731.00
02	Forest divelopment protection Core process	1,032,225.00	0.00	0.00	1,032,225.00
220	Water Resources	12,003,536.00	0.00	0.00	12,003,536.00
221	Water, Mining & Energy Office	12,003,536.00	0.00	0.00	12,003,536.00
01	Core Process for water Resources Development and Adminstration	4,611,476.00	0.00	0.00	4,611,476.00
02	Core Process for the Development of Mining and Energy Resources	1,689,905.00	0.00	0.00	1,689,905.00
03	Water work drilling core process	5,702,155.00	0.00	0.00	5,702,155.00
230	Trade Industry and Tourism	22,020,192.00	0.00	0.00	22,020,192.00
231	Bureau of Trade and Industry	16,603,172.00	0.00	0.00	16,603,172.00
01	Bureau of Investement and Industry	5,338,277.00	0.00	0.00	5,338,277.00

01	Core Process for Establishing Fair Trading System	4,358,793.00	0.00	0.00	4,358,793.00
03	Core Process for the Development and Protection of Cultural Resources	3,716,679.00	0.00	0.00	3,716,679.00
04	Core Process for Tourism Development, and Increasing the Flow of Tourists	1,382,445.00	0.00	0.00	1,382,445.00
05	Industery divelopement Core proses	1,231,403.00	0.00	0.00	1,231,403.00
06	Manufacturing industry development core process	575,575.00	0.00	0.00	575,575.00
232	Micro & Small Enterprises Agency	3,976,432.00	0.00	0.00	3,976,432.00
01	Micro & Small Enterprises development agency	2,610,669.00	0.00	0.00	2,610,669.00

የደረሰዋ አስተዳደር 2009 በቻት አመት የመጀመሪያ በቻት አርባ

ክፍ	የመጀመሪያ መ/ቤት / ጥርጋዬ / የሥራ ክፍል	የመ/ግ/ቤት	ገዢ	አርቶ	ድምር
02	አዋጅ ባንብ	763,772.00	0.00	0.00	763,772.00
03	የኢትዮጵያ ፌዴራል ማስተሚበሮ መምራሪያ	601,991.00	0.00	0.00	601,991.00
235	ለማትዕም ለሳይንስ የመሳሪያ የማብቃት አጠቃላይ የሰራ ሽያጭ	1,440,588.00	0.00	0.00	1,440,588.00
01	ለማትዕም ለሳይንስ የመሳሪያ የማብቃት አጠቃላይ የሰራ ሽያጭ	1,440,588.00	0.00	0.00	1,440,588.00
270	የነጋጌና ስት አንቀጽ	11,165,245.00	0.00	0.00	11,165,245.00
271	የነጋጌና ስት በቻት ለማትና አስተዳደር በር	11,165,245.00	0.00	0.00	11,165,245.00
01	የነጋጌና ስት በቻት ለማትና አስተዳደር በር	4,756,181.00	0.00	0.00	4,756,181.00
02	የፋይናንስ ባንብ ቅጥጥርና ከንተርፕ አስተዳደር የሰራ ሽያጭ	2,014,158.00	0.00	0.00	2,014,158.00
03	የነጋጌና ስት ገንዘብ አዋጅ ባንብ ሰራ ሽያጭ	1,836,404.00	0.00	0.00	1,836,404.00
04	የመጀመሪያ በቻት ለማትና ስት ምክንያት የሰራ ሽያጭ	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
05	የሁጋዊ ተስፊ ተስፊ ለማትና ስት	1,991,502.00	0.00	0.00	1,991,502.00
300	ማስበት	440,547,641.00	27,009,000.00	0.00	467,556,641.00
310	ትምህር	230,854,707.00	5,439,795.00	0.00	236,294,502.00
311	ትምህር በር	230,854,707.00	5,439,795.00	0.00	236,294,502.00
01	ትምህር በር	13,526,834.00	478,855.00	0.00	14,005,689.00
03	የሰርአት ተምህር ማቴሪያዎች በውቅት አቅርቦት የመማር ማስተማርና ምዕባ አጠቃላይ የሰራ ሽያጭ	9,600,522.00	0.00	0.00	9,600,522.00
04	የመምህራን ተምህር ለላምያዎች አንቀጽ አመራርዎች ለማት	1,138,626.00	0.00	0.00	1,138,626.00
06		2,233,851.00	0.00	0.00	2,233,851.00
06	ቢሮ አዋጅ ተምህር ካልተተረጋግጧል	21,568,891.00	0.00	0.00	21,568,891.00
07	ጥና ተምህር ካልተተረጋግጧል	18,810,662.00	0.00	0.00	18,810,662.00
08	መሌካቹ ተስፊ ተምህር ካልተተረጋግጧል	15,841,453.00	0.00	0.00	15,841,453.00
09	ቁልጋብ ተምህር ካልተተረጋግጧል	13,187,872.00	0.00	0.00	13,187,872.00
01	የፋይናንስ አውጭ ከፍተኛ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት	12,176,458.00	242,033.00	0.00	12,418,491.00
02	ሳሌም ሁሉተኛ ደረጃ ተምህር በር	15,207,309.00	233,200.00	0.00	15,440,509.00
03	ከፍተኛ 4 2ኛ ደረጃ ት/ቤት	6,278,562.00	212,800.00	0.00	6,491,362.00
04	ለሁሂሳ መጀመሪያና 2ተኛ ደረጃ ት/ቤት	9,617,229.00	191,000.00	0.00	9,808,229.00
05	መጀመሪያዎች መጀመሪያና 2ተኛ ደረጃ ት/ቤት	7,222,745.00	228,000.00	0.00	7,450,745.00
06	መሌካቹ ተስፊ መጀመሪያና 2ተኛ ደረጃ ት/ቤት	5,758,614.00	51,000.00	0.00	5,809,614.00
07	ማረያም ሰራ መጀመሪያና 2ተኛ ደረጃ ት/ቤት	7,262,534.00	229,950.00	0.00	7,492,484.00
08	አራተኞች መጀመሪያና 2ተኛ ደረጃ ት/ቤት	8,369,852.00	65,000.00	0.00	8,434,852.00
09	ጥና 1ኛና 2ተኛ ደረጃ ት/ቤት	4,736,990.00	20,000.00	0.00	4,756,990.00
10	ካልታ ት/ቤት የሰራ ሽያጭ	3,138,452.00	0.00	0.00	3,138,452.00
01	የተከናወነ አንቀጽ መ/ቤት ተምህር ለሰራ ሽያጭ	3,307,929.00	0.00	0.00	3,307,929.00
02	መሌስ ነፍቅ ተከናወነ መ/ቤት ካልታ	24,099,595.00	1,799,427.00	0.00	25,899,022.00
03	የተከናወነ መ/ቤት ተምህር ለሰራ ሽያጭ	1,240,897.00	0.00	0.00	1,240,897.00
04	አንቀጽ አንቀጽ ተከናወነ	20,564,029.00	337,730.00	0.00	20,901,759.00
05	ገዢ መ/ቤት የተከናወነ መ/ቤት ተምህር ለሰራ ሽያጭ	1,166,185.00	0.00	0.00	1,166,185.00
06	የልህቅት ማእከል	1,665,197.00	1,350,800.00	0.00	3,015,997.00
07	(መሌስ ነፍቅ) የወጪ ተስፊ ተከናወነ ተቀማቷል ምዕባ	280,114.00	0.00	0.00	280,114.00
08	(መሌስ ነፍቅ) የተከናወነ ምዕባ አንቀጽ አስተዳደር ሽያጭ	280,114.00	0.00	0.00	280,114.00
09	(አንቀጽ አንቀጽ) የወጪ ተስፊ ተከናወነ ተቀማቷል ምዕባ	126,267.00	0.00	0.00	126,267.00
10	(አንቀጽ አንቀጽ) የተከናወነ ምዕባ አንቀጽ አስተዳደር ሽያጭ	126,267.00	0.00	0.00	126,267.00

	አንድ የሰነድ ቀን የሥራ ሂደት:				
01	አስተዳደር ትምህርት ጥራት ማረጋገጫዎች የፍ የስራ ሂደት	2,320,657.00	0.00	0.00	2,320,657.00
330	ባህላዊ ስራርቶ	29,384,137.00	0.00	0.00	29,384,137.00
331	የመተዳደሪያ ስራርቶ ጉዳይ በር	29,384,137.00	0.00	0.00	29,384,137.00
01	የመተዳደሪያ ስራርቶ በር	24,037,005.00	0.00	0.00	24,037,005.00
02	መተዳደሪያ የሚሰጥው እና የሚሰጠት አበል የስራ ሂደት	3,172,040.00	0.00	0.00	3,172,040.00
03	የስራርቶ ማስተኞሻት አበል የስራ ሂደት	2,175,092.00	0.00	0.00	2,175,092.00
340	ጠቅ	171,768,372.00	21,569,205.00	0.00	193,337,577.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
02	capacity bulding	763,772.00	0.00	0.00	763,772.00
03	micro and small enterprise divelopment agency	601,991.00	0.00	0.00	601,991.00
235	Core Process for Attracting and Empowering Investors	1,440,588.00	0.00	0.00	1,440,588.00
01	Core Process for Attracting and Empowering Investors	1,440,588.00	0.00	0.00	1,440,588.00
270	Constraction and Housing	11,165,245.00	0.00	0.00	11,165,245.00
271	Bureau of constraction housing dev't	11,165,245.00	0.00	0.00	11,165,245.00
01	Bureau of constraction housing dev't and management	4,756,181.00	0.00	0.00	4,756,181.00
02	Design,Contract Administration and Constraction Control	2,014,158.00	0.00	0.00	2,014,158.00
03	Constraction Regulation and capacity bulding Core Process	1,836,404.00	0.00	0.00	1,836,404.00
04	Residential Houseing divelopment and management core process	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
05	Cominity mobilization development agency	1,991,502.00	0.00	0.00	1,991,502.00
300	Social	440,547,641.00	27,009,000.00	0.00	467,556,641.00
310	Education	230,854,707.00	5,439,795.00	0.00	236,294,502.00
311	Education Office	230,854,707.00	5,439,795.00	0.00	236,294,502.00
01	Educatio bureau	13,526,834.00	478,855.00	0.00	14,005,689.00
03	Core Process for preparation, and supply of curriculum Materials, and Teaching- Learning, and Evaluation	9,600,522.00	0.00	0.00	9,600,522.00
04	Development of Teachers, Education Professionals and Management	1,138,626.00	0.00	0.00	1,138,626.00
06	Education with radio recording and distribution core process	2,233,851.00	0.00	0.00	2,233,851.00
06	byu awale education cluster	21,568,891.00	0.00	0.00	21,568,891.00
07	wahil education cluster	18,810,662.00	0.00	0.00	18,810,662.00
08	Melkajebdu education cluster	15,841,453.00	0.00	0.00	15,841,453.00
09	Jeldesa education cluster	13,187,872.00	0.00	0.00	13,187,872.00
01	Dire Dawa High School	12,176,458.00	242,033.00	0.00	12,418,491.00
02	Sabian Secondary School	15,207,309.00	233,200.00	0.00	15,440,509.00
03	wereda 4 secondary scoholl	6,278,562.00	212,800.00	0.00	6,491,362.00
04	Legehare Primery and Seconderay School	9,617,229.00	191,000.00	0.00	9,808,229.00
05	Medhainalem Primery and Seconderay School	7,222,745.00	228,000.00	0.00	7,450,745.00
06	Melkajebdu Primery and Seconderay School	5,758,614.00	51,000.00	0.00	5,809,614.00
07	Mariam Sefer Primery and Seconderay School	7,262,534.00	229,950.00	0.00	7,492,484.00
08	Afetesa Primery and Seconderay School	8,369,852.00	65,000.00	0.00	8,434,852.00
09	wahil primery and secondery school	4,736,990.00	20,000.00	0.00	4,756,990.00
10	kalecha 1st & 2ndery school	3,138,452.00	0.00	0.00	3,138,452.00
01	Core Process for Expansion of Technical Vocational Education Trainin	3,307,929.00	0.00	0.00	3,307,929.00
02	Meles Zenawi Technical and Vocational Collage	24,099,595.00	1,799,427.00	0.00	25,899,022.00
03	Core Process for Technical Vocational Education Training institutes,and Maintenance of Acceptable Standards by Evaluation Centers	1,240,897.00	0.00	0.00	1,240,897.00
04	Etiq etaly Technical,vocational education	20,564,029.00	337,730.00	0.00	20,901,759.00
05	Core Process for Provision of Market led Technical Vocational Educaion Training	1,166,185.00	0.00	0.00	1,166,185.00
06	center of competence/COC/	1,665,197.00	1,350,800.00	0.00	3,015,997.00
07	(Meles zenawe) Result base Education and Training	280,114.00	0.00	0.00	280,114.00

08	(Meles zenawe) Technoloji transfer & Extention Service	280,114.00	0.00	0.00	280,114.00
09	(Ethio Etali) Result base Education and Training Core process	126,267.00	0.00	0.00	126,267.00
10	(Ethio etali) Technoloji transfer & Extention Service process	126,267.00	0.00	0.00	126,267.00
01	Core Process for General Quality Education Dept.	2,320,657.00	0.00	0.00	2,320,657.00
330	Culture and Sport	29,384,137.00	0.00	0.00	29,384,137.00
331	Youth and Sports Affairs Bearuo	29,384,137.00	0.00	0.00	29,384,137.00
01	Youth and Sport Bearuo	24,037,005.00	0.00	0.00	24,037,005.00
02	Core Process for Empowering and Development of the youth	3,172,040.00	0.00	0.00	3,172,040.00
03	Core Process for Widening and developing of Sport	2,175,092.00	0.00	0.00	2,175,092.00
340	Health	171,768,372.00	21,569,205.00	0.00	193,337,577.00

የደረሰዎች አስተዳደር 2009 በፌት አመት የመደበኛ በፌት ክርክር

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ተርጉራም / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ብ	እርሻት	ፈጥር
341	የመ.ና ጥብቃ ቤ.ሪ	169,938,782.00	21,569,205.00	0.00	191,507,987.00
01	የመ.ና ቤ.ሪ	6,841,549.00	0.00	0.00	6,841,549.00
03	የመ.ና ማስረጃ ንት አገልግሎት ግብኤቶች ተረትና ቅዱር አብይ የሰራ ፍቃት	2,774,368.00	0.00	0.00	2,774,368.00
04	መ.ና ማስረጃ የመ.ና አይ.ቁ ትንበያና ከተትና አብይ የሰራ	4,618,596.00	0.00	0.00	4,618,596.00
02	የድራማዊ መ.ና ማስከላ	5,507,346.00	450,360.00	0.00	5,957,706.00
04	መልካች ፖስታ መ.ና ማስከላ	6,202,695.00	882,321.00	0.00	7,085,016.00
05	ቢሮ አዋጅ መ.ና ማስከላ	5,599,812.00	337,673.00	0.00	5,937,485.00
06	ጥህል መ.ና ማስከላ	4,319,755.00	221,804.00	0.00	4,541,559.00
07	ከፍተቶች 4 መ.ና ማብ.ቁ	8,877,474.00	1,685,000.00	0.00	10,562,474.00
08	ገንዘብ መ.ና ማብ.ቁ B	6,058,024.00	1,276,887.00	0.00	7,334,911.00
09	ገር መ.ና ማብ.ቁ II	5,266,510.00	560,500.00	0.00	5,827,010.00
10	ሀርሻ መ.ና ማብ.ቁ II	3,974,444.00	153,933.00	0.00	4,128,377.00
11	ቁልጋዊ መ.ና ማብ.ቁ II	3,076,345.00	0.00	0.00	3,076,345.00
12	መልካችው መ.ና ማብ.ቁ II	2,699,771.00	0.00	0.00	2,699,771.00
13	ቁልጋዊ መ.ና ማብ.ቁ II	3,560,860.00	235,806.00	0.00	3,796,666.00
14	ለገዢዎች-ቁልጋዊ መ.ና ማብ.ቁ II	2,211,472.00	211,000.00	0.00	2,422,472.00
15	ገንዘብ መ.ና ማብ.ቁ II	4,448,027.00	923,288.00	0.00	5,371,315.00
16	አዲስ ከተማ መ.ና ማብ.ቁ	7,103,387.00	700,000.00	0.00	7,803,387.00
17	ዶ.ች መ.ና ማብ.ቁ	4,421,009.00	580,800.00	0.00	5,001,809.00
01	ዶል መራ ሪፖርታ	59,722,023.00	12,099,833.00	0.00	71,821,856.00
02	አ.ት.ባ.ሪ መድሃኒት ቤት	1,039,913.00	0.00	0.00	1,039,913.00
03	ሰብ.ቁን መጀመሪያ ደረጃ ሪፖርታ	16,821,343.00	1,250,000.00	0.00	18,071,343.00
01	የኤ.መ.ስ ሁክምና የተሟልጡ አገልግሎት አስማተ አብይ የሰራ	2,921,469.00	0.00	0.00	2,921,469.00
02	ማማሪዎች መ.ና ማብ.ቁ የሚመራና የድንጋጌዎች ሁክምና	1,872,590.00	0.00	0.00	1,872,590.00
345	የኢት.ኤ.ኤ. አዲስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ዘ/ቤት	1,829,590.00	0.00	0.00	1,829,590.00
01	የኢት.ኤ.ኤ. አዲስ መከላከልና መቆጣጠሪያ አብይ የሰራ ፍቃት	1,829,590.00	0.00	0.00	1,829,590.00
350	የመ.ተ.ቁጥር ማብ.ቁ ጥናይ	6,384,501.00	0.00	0.00	6,384,501.00
351	የመ.ና መ.ተ.ቁጥር ማብ.ቁ ጥናይ ማስተዋዙሪያ ዘ/ቤት	6,384,501.00	0.00	0.00	6,384,501.00
01	የማህበራዊ ዲህንነት አብይ የሰራ ፍቃት	4,250,489.00	0.00	0.00	4,250,489.00
02	የሰራ ሲሆን ሲሆን አስተዳደር አብይ የሰራ ፍቃት	2,134,012.00	0.00	0.00	2,134,012.00
360	አድ.ቁ መከላከል	2,155,924.00	0.00	0.00	2,155,924.00
361	የአድ.ቁ መከላከልና ምግባር የሰራ	2,155,924.00	0.00	0.00	2,155,924.00
01	የቅድመ ማስተኞቂያ እና ልማት ምግባር አብይ የሰራ ፍቃት	1,562,408.00	0.00	0.00	1,562,408.00
03	የአድ.ቁ ተጠማሪነት ቁጥር ሲሆን አቅድ በግዢትና የለምሳት እንደሆነ አስተዳደር የሰራ ፍቃት	593,516.00	0.00	0.00	593,516.00
400	ለሌተ	81,100,000.00	0.00	0.00	81,100,000.00
460	የበደት ደንብ	81,100,000.00	0.00	0.00	81,100,000.00
462	ለደመወጫ እና መ.ና ማብ.ቁ መመጣቸው	81,100,000.00	0.00	0.00	81,100,000.00
01	ለደመወጫ እና መ.ና ማብ.ቁ መመጣቸው	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
03	ከፍተት መድሃኒ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
04	ለመመህራን የደመወጫ ደረጃ አድጋት ክፍያ	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00

05	የመከና ጥገና	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
06	ለጠና ባለምያዥት ይረዳ አይነት ከፍያ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	የፖ.ስ የማኑራሪያ እድንት	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
08	ለመዘዋሕ ቤት ሆኖ ማንኛልግኝነት	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
500	መዘዋሕ ቤት ል.ቁጥር	122,843,044.00	1,400,000.00	0.00	124,243,044.00
510	ማዘዋሕበት ለተተካናዎች መቻላ አን.	78,607,307.00	0.00	0.00	78,607,307.00
512	የክተማው ሚራ አስተዳደሪያ ዘ/ቤት	58,470,258.00	0.00	0.00	58,470,258.00
01	የክተማው ሚራ አስተዳደሪያ	45,907,541.00	0.00	0.00	45,907,541.00
04	የኅወርዥት አገልግሎት የክተማ አውጥበት የኅ.የኅ.ቁጥር	9,562,717.00	0.00	0.00	9,562,717.00
05	የክተማ ለማት ሰራተኞች ማስተባበሩ የኅ.የኅ.ቁጥር	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
06	የማስፈጸም አቅም ባንብታና አገልግሎት ስራተኞች የኅ.የኅ.ቁጥር	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
341	Health Care Beastro	169,938,782.00	21,569,205.00	0.00	191,507,987.00
01	Health Beastro	6,841,549.00	0.00	0.00	6,841,549.00
03	Core Process For Insuring The quality of Inputs of Health & Health Related Services, and Control	2,774,368.00	0.00	0.00	2,774,368.00
04	Core Process for Enriching health, and Prediction of Health Disasters and Monitoring	4,618,596.00	0.00	0.00	4,618,596.00
02	Dire Dawa Health Center	5,507,346.00	450,360.00	0.00	5,957,706.00
04	Melke-Jeldu Health Center	6,202,695.00	882,321.00	0.00	7,085,016.00
05	Biyo-Awalle Health Center	5,599,812.00	337,673.00	0.00	5,937,485.00
06	Wahel Health Center	4,319,755.00	221,804.00	0.00	4,541,559.00
07	Higher 4 Health Care	8,877,474.00	1,685,000.00	0.00	10,562,474.00
08	Gendekore Health Center type B	6,058,024.00	1,276,887.00	0.00	7,334,911.00
09	GORO Health Center Type B	5,266,510.00	560,500.00	0.00	5,827,010.00
10	Harela Health Centre Type B	3,974,444.00	153,933.00	0.00	4,128,377.00
11	Geledessa Health Center Type B	3,076,345.00	0.00	0.00	3,076,345.00
12	Melka -kero Health Centre Type B	2,699,771.00	0.00	0.00	2,699,771.00
13	Kalech Health Center Type B	3,560,860.00	235,806.00	0.00	3,796,666.00
14	Legoda gudumfeta Health Center Type B	2,211,472.00	211,000.00	0.00	2,422,472.00
15	Gendegrada Health Centre Type B	4,448,027.00	923,288.00	0.00	5,371,315.00
16	Adiss ketema helth center	7,103,387.00	700,000.00	0.00	7,803,387.00
17	Dechatu health center	4,421,009.00	580,800.00	0.00	5,001,809.00
01	Dil-Chorra Hospital	59,722,023.00	12,099,833.00	0.00	71,821,856.00
02	Ethiopia Pharmacy	1,039,913.00	0.00	0.00	1,039,913.00
03	Sabian primery hospital	16,821,343.00	1,250,000.00	0.00	18,071,343.00
01	Core Process for Curative Treatment, and Provision of Renewal Services	2,921,469.00	0.00	0.00	2,921,469.00
02	Public Health Laboratory Examination & Emergency	1,872,590.00	0.00	0.00	1,872,590.00
345	HIV/AIDS Prevention & Control Office	1,829,590.00	0.00	0.00	1,829,590.00
01	Administration and General Service	1,829,590.00	0.00	0.00	1,829,590.00
350	Labor and Social Affairs	6,384,501.00	0.00	0.00	6,384,501.00
351	Health, Labor and Social Affairs Coord. Office	6,384,501.00	0.00	0.00	6,384,501.00
01	Core Process for Social Security	4,250,489.00	0.00	0.00	4,250,489.00
02	Core Process for Work Condition and Administration of	2,134,012.00	0.00	0.00	2,134,012.00
360	Prevention and Rehabilitation	2,155,924.00	0.00	0.00	2,155,924.00
361	Disaster Prevention and Food Security Office	2,155,924.00	0.00	0.00	2,155,924.00
01	Core Process for pre- warning and instance Response	1,562,408.00	0.00	0.00	1,562,408.00
03	Disaster exposure reduction and preparation of plan and logistics fund administration core process	593,516.00	0.00	0.00	593,516.00
400	Others	81,100,000.00	0.00	0.00	81,100,000.00
460	Transfer	81,100,000.00	0.00	0.00	81,100,000.00
462	Provision for Bank Charges	81,100,000.00	0.00	0.00	81,100,000.00
01	Regional Contingency	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00

03	Vacant	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
04	Teachers career's adjustement	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
05	Vehicle Maintainance	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
06	Health Workers career's adjustement	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	upgrading Police Salary increment	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
08	municipal justice service	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
500	Municipality	122,843,044.00	1,400,000.00	0.00	124,243,044.00
510	Municipal Admin. & General	78,607,307.00	0.00	0.00	78,607,307.00
512	City Manager's Office	58,470,258.00	0.00	0.00	58,470,258.00
01	Office of City Manager	45,907,541.00	0.00	0.00	45,907,541.00
04	Public service and City bus core process	9,562,717.00	0.00	0.00	9,562,717.00
05	urban development coordination core process	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
06	Capacity development and standardization core process	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

የደረሰው አስተዳደር 2009 ቀን አመት የመጀመሪያ ቀን ነው

ክፍ	የመጀመሪያ መ/ቤት / ጥርግራም / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አጭታ	ድምር
513	የአገግ ማስከበርና የንዋወጥ ድህንነት አገልግሎት	3,190,850.00	0.00	0.00	3,190,850.00
01	የአገግ ማስከበርና የንዋወጥ ድህንነት አገልግሎት	3,190,850.00	0.00	0.00	3,190,850.00
515	የመሬት ልማትና አስተዳደር ባለቤልዎን	16,946,199.00	0.00	0.00	16,946,199.00
01	የመሬት ልማት	4,823,980.00	0.00	0.00	4,823,980.00
02	የከተማ ጥንገኝ መረጃ ቤት	1,307,717.00	0.00	0.00	1,307,717.00
03	የጥንቃት ቅዱሳዊ ቅጥጥር አብይ የስራ ሽያጭ	2,327,822.00	0.00	0.00	2,327,822.00
04	የማይኑት ቅዱሳዊ ቅጥጥር አብይ የስራ ሽያጭ	1,560,181.00	0.00	0.00	1,560,181.00
05	የመሬትና መሬት ንዑስ ቅዱሳዊ ቅጥጥር መረጃ አብይ	2,198,807.00	0.00	0.00	2,198,807.00
06	የመሬት ልማት ባንክና ከተማ ማረጋገጫ ድ/ቤት	1,711,790.00	0.00	0.00	1,711,790.00
07	የመሬት ባንክና ከተማ ማረጋገጫ ድ/ቤት	1,566,954.00	0.00	0.00	1,566,954.00
08	የማስረዥ አቅም ብቻ ተንበሽና አገልግሎት ስታንዲርሻይነት ወር	1,448,948.00	0.00	0.00	1,448,948.00
520	ማዘጋበዥ ቤት አካላዊ	35,733,878.00	0.00	0.00	35,733,878.00
522	የከተማ ደቶት እና ማስቀበ እችንሰ	18,481,161.00	0.00	0.00	18,481,161.00
02	የከተማ መኖሪያ ጥርክ ቤት የመከተ መቋብር ልማትና አስተዳደር አብይ የስራ ሽያጭ	6,461,250.00	0.00	0.00	6,461,250.00
03	የደረሰው ቤት አስተዳደር እና አውጭነት አብይ የስራ ሽያጭ	12,019,911.00	0.00	0.00	12,019,911.00
523	የመሬት ባለቤልዎን	17,252,717.00	0.00	0.00	17,252,717.00
01	የመሬት ልማትና ቅጥጥር አብይ የስራ ሽያጭ	10,213,874.00	0.00	0.00	10,213,874.00
02	የተክርክሩ ማስተዳደር እና ትናስ ቤት የስራ ሽያጭ	2,709,060.00	0.00	0.00	2,709,060.00
05	የመሬትና ቅጥጥር አስተዳደር እና ትናስ ቅጥጥር አብይ	4,329,783.00	0.00	0.00	4,329,783.00
530	ማዘጋበዥ ቤት መሁበራዊ	8,501,859.00	1,400,000.00	0.00	9,901,859.00
532	የቁጥጥር አገልግሎት	8,501,859.00	1,400,000.00	0.00	9,901,859.00
01	የእርዳ አገልግሎት የተረፈምና ገዢ አቅርቦችና የሀገት እና ቅጥጥር አብይ	8,501,859.00	1,400,000.00	0.00	9,901,859.00
001	ቁስለ 01	6,428,404.00	0.00	0.00	6,428,404.00
100	አስተዳደር ተቋሙ አገልግሎት	3,368,250.00	0.00	0.00	3,368,250.00
110	የእስራኝነት መንግዶች አካል	2,844,710.00	0.00	0.00	2,844,710.00
111	የቁስለ 01አስተዳደር ምክር ቤት	324,588.00	0.00	0.00	324,588.00
01	የቁስለ 01አስተዳደር ምክር ቤት	324,588.00	0.00	0.00	324,588.00
112	የቁስለ ምክር ቤት	2,064,212.00	0.00	0.00	2,064,212.00
01	የቁስለ ወር ሲሆን አስራዎች	2,064,212.00	0.00	0.00	2,064,212.00
119	የሰቶች መማቶች	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
01	የሰቶች መማቶች ቤት ማስተባበራሪ	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
133	የወጥታ ቤት ማስተባበራሪ	249,010.00	0.00	0.00	249,010.00
01	የወጥታ ቤት ማስተባበራሪ	249,010.00	0.00	0.00	249,010.00
150	ተቋሙ አገልግሎት	523,540.00	0.00	0.00	523,540.00
155		192,727.00	0.00	0.00	192,727.00

01		192,727.00	0.00	0.00	192,727.00
173	ከኋይነትና ስራ	330,813.00	0.00	0.00	330,813.00
01	የከምኑትና ጥያቄ ማስተባበያ	330,813.00	0.00	0.00	330,813.00
200	አ.ኩ.ማ.	751,762.00	0.00	0.00	751,762.00
230	ገንዘብ አ.ንግድ-ስተርና ተረጋግጧ	751,762.00	0.00	0.00	751,762.00
231	መከተል የኋይ ስራ አስፈላጊ	383,530.00	0.00	0.00	383,530.00
01	መከተል የኋይ ስራ አስፈላጊ የንግድና ጥያቄ ማስተባበያ	383,530.00	0.00	0.00	383,530.00
232	ጥቃቅን እና አንስተኛ አ.ንግድ-ስተርና-ይ	368,232.00	0.00	0.00	368,232.00
01	አስተዳደር መቻለ አገልግሎት	368,232.00	0.00	0.00	368,232.00
300	ማስበሳ-ዋ	1,858,572.00	0.00	0.00	1,858,572.00
310	ት-ምህርት	1,858,572.00	0.00	0.00	1,858,572.00
311	ት-ምህርት	1,634,042.00	0.00	0.00	1,634,042.00
01	የት-ምህርት ማስተባበያ	296,133.00	0.00	0.00	296,133.00
02	መልካም-ዕ. ቁ 2 ተ/ቤት	1,337,909.00	0.00	0.00	1,337,909.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
513	Law Enforcement and Public Safety Services	3,190,850.00	0.00	0.00	3,190,850.00
01	Law Enforcement and Public Safety Services	3,190,850.00	0.00	0.00	3,190,850.00
515	Land Development & Administration Authority	16,946,199.00	0.00	0.00	16,946,199.00
01	Land Development	4,823,980.00	0.00	0.00	4,823,980.00
02	Urban Planning and information Core Process	1,307,717.00	0.00	0.00	1,307,717.00
03	Construction delivery service and Regulation Core Process	2,327,822.00	0.00	0.00	2,327,822.00
04	Immovable Property valuation and delivery service	1,560,181.00	0.00	0.00	1,560,181.00
05	Land and land similar Fixed Asset Registration and information core process	2,198,807.00	0.00	0.00	2,198,807.00
06	Land Development Bank and Urban renewal Office	1,711,790.00	0.00	0.00	1,711,790.00
07	Land Bank Transfer core process	1,566,954.00	0.00	0.00	1,566,954.00
08	Capacity development and standardization core process	1,448,948.00	0.00	0.00	1,448,948.00
520	Municipal Economic	35,733,878.00	0.00	0.00	35,733,878.00
522	City Cleaning and Beautification Agency	18,481,161.00	0.00	0.00	18,481,161.00
02	Core Process for the Development and Administration of Urban Parking Areas, and Cemeteries	6,461,250.00	0.00	0.00	6,461,250.00
03	Solid Waste Collection, and Disposal Core Process	12,019,911.00	0.00	0.00	12,019,911.00
523	Roads Authority	17,252,717.00	0.00	0.00	17,252,717.00
01	Study, Construction, and Maintenance of Roads Core Process	10,213,874.00	0.00	0.00	10,213,874.00
02	Core Process for vehicle and machinery renewal and Service	2,709,060.00	0.00	0.00	2,709,060.00
05	Road Maintenance & Administration	4,329,783.00	0.00	0.00	4,329,783.00
530	Municipal Social	8,501,859.00	1,400,000.00	0.00	9,901,859.00
532	Abattoir Service	8,501,859.00	1,400,000.00	0.00	9,901,859.00
01	Abattoir Service, Marketing of By-Products, and Control of illicit Butchering Core Process	8,501,859.00	1,400,000.00	0.00	9,901,859.00
001	Kebele 01	6,428,404.00	0.00	0.00	6,428,404.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,368,250.00	0.00	0.00	3,368,250.00
110	Organ of State	2,844,710.00	0.00	0.00	2,844,710.00
111	kebele 01 Administration Council	324,588.00	0.00	0.00	324,588.00
01	kebele 01 Administration Council	324,588.00	0.00	0.00	324,588.00
112	01 Kebele Council	2,064,212.00	0.00	0.00	2,064,212.00
01	Kebele Executive council	2,064,212.00	0.00	0.00	2,064,212.00
119	Women and Youth	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
133	Security Affairs	249,010.00	0.00	0.00	249,010.00
01	Security Affairs Coordination	249,010.00	0.00	0.00	249,010.00
150	General Service	523,540.00	0.00	0.00	523,540.00
155	Civil Service coordination	192,727.00	0.00	0.00	192,727.00

01	coordination of Civil service Commission	192,727.00	0.00	0.00	192,727.00
173	Communication	330,813.00	0.00	0.00	330,813.00
01	Coordination of Communication Affairs	330,813.00	0.00	0.00	330,813.00
200	Economic	751,762.00	0.00	0.00	751,762.00
230	Trade Industry and Tourism	751,762.00	0.00	0.00	751,762.00
231	Deputy Executive	383,530.00	0.00	0.00	383,530.00
01	Deputy Executive Office Fore Cordination of Trade and Rev	383,530.00	0.00	0.00	383,530.00
232	Micro & Small Enterprises	368,232.00	0.00	0.00	368,232.00
01	Administration and General Service	368,232.00	0.00	0.00	368,232.00
300	Social	1,858,572.00	0.00	0.00	1,858,572.00
310	Education	1,858,572.00	0.00	0.00	1,858,572.00
311	Education	1,634,042.00	0.00	0.00	1,634,042.00
01	Education Coordination	296,133.00	0.00	0.00	296,133.00
02	Melka Jebdu No.2 School	1,337,909.00	0.00	0.00	1,337,909.00

የድራማ አስተዳደር 2009 በይት አመት የመደበኛ በይት ነገሮች

ክፍ	የመንግባት መ/ቤት / ጥርጋዬም / የሥራ ክፍል	የመ/ግብት	ገዢ	አጭታ	ድምር
341		224,530.00	0.00	0.00	224,530.00
01		224,530.00	0.00	0.00	224,530.00
500	መ/ቤት ቤት-ታዋኑ መ/ቤት ቤት-ዋጥም	449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
510		449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
512	የቀበሌ ሥራ አሰነዳቸው ዘ/ቤት	449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
01	የቀበሌ ሥራ አሰነዳቸው ዘ/ቤት	449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
002	ቀበሌ 02	30,069,001.00	0.00	0.00	30,069,001.00
100	አስተዳደር ተቋሞ አገልግሎት	5,033,603.00	0.00	0.00	5,033,603.00
110	የአስተዳደር መንግባት አካል	3,979,784.00	0.00	0.00	3,979,784.00
111	አስተዳደር ምክር ቤት	609,296.00	0.00	0.00	609,296.00
01	የቀበሌ 02አስተዳደር ምክር ቤት	609,296.00	0.00	0.00	609,296.00
112	የ02 ቀበሌ ምክር ቤት	2,288,534.00	0.00	0.00	2,288,534.00
01	የቀበሌ ውስ ስራ አሰነዳቸው	2,288,534.00	0.00	0.00	2,288,534.00
119	ለዋጥና መዋቅት	568,103.00	0.00	0.00	568,103.00
01	የነዋጥና መዋቅት ጉዳይ ማስተባበረያ	568,103.00	0.00	0.00	568,103.00
133	የወጥታ ጉዳይ	513,851.00	0.00	0.00	513,851.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተባበረያ	513,851.00	0.00	0.00	513,851.00
150	መ/ቤት አገልግሎት	1,053,819.00	0.00	0.00	1,053,819.00
155		499,600.00	0.00	0.00	499,600.00
01		499,600.00	0.00	0.00	499,600.00
173	የከመንከሻ ጉዳቶች	554,219.00	0.00	0.00	554,219.00
01	የከመንከሻ ጉዳቶች ማስተባበረያ	554,219.00	0.00	0.00	554,219.00
200	አ.ነፃጂ	2,270,739.00	0.00	0.00	2,270,739.00
230	ንግድ አ.ንግድ ተራጋም	2,270,739.00	0.00	0.00	2,270,739.00
231	ምክትል ውስ ስራ አሰነዳቸው	757,656.00	0.00	0.00	757,656.00
01	ምክትል ውስ ስራ አሰነዳቸው የሚገኘው ማስተባበረያ	757,656.00	0.00	0.00	757,656.00
232	ጥቃቅን እና አነስተኛ እ.ንተርፕራይዝ	1,513,083.00	0.00	0.00	1,513,083.00
01		1,513,083.00	0.00	0.00	1,513,083.00
300	ማስተዳደሪያ	21,247,781.00	0.00	0.00	21,247,781.00
310	ትምህርት	21,247,781.00	0.00	0.00	21,247,781.00
311	ትምህርት	20,382,832.00	0.00	0.00	20,382,832.00
01	የትምህርት ማስተባበረያ	675,760.00	0.00	0.00	675,760.00
01	ዘር እና ባ-ዘር ተምህርት ቤት	3,897,630.00	0.00	0.00	3,897,630.00
02	ሰበር ቁ.1 ተምህርት ቤት	4,541,155.00	0.00	0.00	4,541,155.00
03	ትንሬ ተስፋ	2,775,976.00	0.00	0.00	2,775,976.00
04	ሰበር ቁጥር 3 ቤት	3,091,131.00	0.00	0.00	3,091,131.00
05	ሰበር ቁጥር 2 ቤት	2,375,492.00	0.00	0.00	2,375,492.00

06	የንግ ተስፋ መጀመሪያ ያረጋግጣት/ቤት	1,457,391.00	0.00	0.00	1,457,391.00
07	ገንዘብ/ለላው የመጀመሪያ ያረጋግጣት/ቤት	1,568,297.00	0.00	0.00	1,568,297.00
341	ሙሉ	864,949.00	0.00	0.00	864,949.00
01	የሙሉ ማስተባበሪያ	864,949.00	0.00	0.00	864,949.00
500	መጀመሪያ በታችና መጀመሪያ በታች የሚሆን	1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
510		1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
512	የቀበሌ ሚኒስቴር	1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
01	የቀበሌ ሚኒስቴር አስተዳደሪያ ደንብ/ቤት	1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
003	ቀበሌ 03	14,959,643.00	226,000.00	0.00	15,185,643.00
100	አስተዳደርና ተዋወስ አገልግሎት	4,535,197.00	0.00	0.00	4,535,197.00
110	የአስተዳደርና መንግስት አካል	3,831,002.00	0.00	0.00	3,831,002.00
111	አስተዳደርና ምክር ቤት	401,957.00	0.00	0.00	401,957.00
01	የቀበሌ 03 አስተዳደርና ምክር ቤት	401,957.00	0.00	0.00	401,957.00
112	የ03 ቀበሌ ምክር ቤት	2,850,332.00	0.00	0.00	2,850,332.00
01	የቀበሌ ሚኒስቴር አስተዳደሪያ አፈጻጸም	2,850,332.00	0.00	0.00	2,850,332.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
341	Health	224,530.00	0.00	0.00	224,530.00
01	Health Cordination	224,530.00	0.00	0.00	224,530.00
500	Municipality and None Manicipality	449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
510		449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
512	Kebele Manager's Office	449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
01	Office of city Manager	449,820.00	0.00	0.00	449,820.00
002	Kebele 02	30,069,001.00	0.00	0.00	30,069,001.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	5,033,603.00	0.00	0.00	5,033,603.00
110	Organ of State	3,979,784.00	0.00	0.00	3,979,784.00
111	Administrative Council	609,296.00	0.00	0.00	609,296.00
01	kebele 02 Administration Council	609,296.00	0.00	0.00	609,296.00
112	02 Kebele Council	2,288,534.00	0.00	0.00	2,288,534.00
01	Kebele Executive council	2,288,534.00	0.00	0.00	2,288,534.00
119	Women and youth	568,103.00	0.00	0.00	568,103.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	568,103.00	0.00	0.00	568,103.00
133	Security Afairs	513,851.00	0.00	0.00	513,851.00
01	Security Affairs Coordination	513,851.00	0.00	0.00	513,851.00
150	General Service	1,053,819.00	0.00	0.00	1,053,819.00
155	Civil Service coordination	499,600.00	0.00	0.00	499,600.00
01	coordination of Civil service Commission	499,600.00	0.00	0.00	499,600.00
173	Communication	554,219.00	0.00	0.00	554,219.00
01	Coordination of Communication Affairs	554,219.00	0.00	0.00	554,219.00
200	Economic	2,270,739.00	0.00	0.00	2,270,739.00
230	Trade Industry and Tourism	2,270,739.00	0.00	0.00	2,270,739.00
231	Deputy Executive Office	757,656.00	0.00	0.00	757,656.00
01	Deputy Executive Office for Coordination of Trade and Revenue	757,656.00	0.00	0.00	757,656.00
232	Micro & Small Enterprises	1,513,083.00	0.00	0.00	1,513,083.00
01	Administration and General Service	1,513,083.00	0.00	0.00	1,513,083.00
300	Social	21,247,781.00	0.00	0.00	21,247,781.00
310	Education	21,247,781.00	0.00	0.00	21,247,781.00
311	Education	20,382,832.00	0.00	0.00	20,382,832.00
01	Education Coordination	675,760.00	0.00	0.00	675,760.00
01	Goro & Butji School	3,897,630.00	0.00	0.00	3,897,630.00
02	Sabian no.1 School	4,541,155.00	0.00	0.00	4,541,155.00
03	Gende Tesfa	2,775,976.00	0.00	0.00	2,775,976.00

04	Sabian no.3 School	3,091,131.00	0.00	0.00	3,091,131.00
05	Sabian no.2 School	2,375,492.00	0.00	0.00	2,375,492.00
06	Yenge tesfa primary school	1,457,391.00	0.00	0.00	1,457,391.00
07	Gende hallelo primery school	1,568,297.00	0.00	0.00	1,568,297.00
341	Health	864,949.00	0.00	0.00	864,949.00
01	Health Coordination	864,949.00	0.00	0.00	864,949.00
500	Municipality and None Manicipality	1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
510		1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
512	kbele City Manager	1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
01	Kbele City Manager Ofice	1,516,878.00	0.00	0.00	1,516,878.00
003	Kebele 03	14,959,643.00	226,000.00	0.00	15,185,643.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	4,535,197.00	0.00	0.00	4,535,197.00
110	Organ of State	3,831,002.00	0.00	0.00	3,831,002.00
111	Administrative Council	401,957.00	0.00	0.00	401,957.00
01	kebele 03 Administration Council	401,957.00	0.00	0.00	401,957.00
112	03 Kebele Council	2,850,332.00	0.00	0.00	2,850,332.00
01	Kebele Executive Ofice	2,850,332.00	0.00	0.00	2,850,332.00

የደረሰዎች አስተዳደር 2009 በታት ከመት የመጀመሪያ በታት ክርክር

ከፍ	የመጀመሪያ መ/ቤት / ጥርጋዬ / የመሆኑ	የመ/ገብት	ገብ	አርያን	ድምር
119	ለተቶች መማቶች	323,584.00	0.00	0.00	323,584.00
01	የሰተቶች መማቶች ጉዳይ ማስተባበራል	323,584.00	0.00	0.00	323,584.00
133	የወጥታ ጉዳይ	255,129.00	0.00	0.00	255,129.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተባበራል	255,129.00	0.00	0.00	255,129.00
150	መቶዣ አገልግሎት	704,195.00	0.00	0.00	704,195.00
155		321,560.00	0.00	0.00	321,560.00
01		321,560.00	0.00	0.00	321,560.00
173	ከመከተሉት	382,635.00	0.00	0.00	382,635.00
01	የከመከተሉት ጉዳዮች ማስተባበራል	382,635.00	0.00	0.00	382,635.00
200	አገልግሎት	1,184,211.00	0.00	0.00	1,184,211.00
230	ፖ.ስ አ.ጋ.ስተኛ ተርጉም	1,184,211.00	0.00	0.00	1,184,211.00
231	ምክትል ወጥ ስራ	708,516.00	0.00	0.00	708,516.00
01	ምክትል ወጥ ስራ አስፈላጊ የንግድና ገቢዎች ማስተባበራል	708,516.00	0.00	0.00	708,516.00
232	ጥቃቅን እና አስተዋጅ አ.ጋ.ጥርጉ.ዎን	475,695.00	0.00	0.00	475,695.00
01	አስተዳደር መቶዣ አገልግሎት	475,695.00	0.00	0.00	475,695.00
300	ማስበራዎች	8,380,401.00	226,000.00	0.00	8,606,401.00
310	ት.ምህርት	8,380,401.00	226,000.00	0.00	8,606,401.00
311	የት.ምህርት	7,998,548.00	226,000.00	0.00	8,224,548.00
01	የት.ምህርት ማስተባበራል	536,716.00	0.00	0.00	536,716.00
02	ከበራ መቆመራዊ ያረጋግጣት/ብ/ቤት	2,739,140.00	99,200.00	0.00	2,838,340.00
03	ምስሌ እናት መቆመራዊ ያረጋግጣት/ብ/ቤት	1,538,891.00	9,100.00	0.00	1,547,991.00
04	ምስሌዎች መቆመራዊ ያረጋግጣት/ብ/ቤት	2,588,126.00	117,700.00	0.00	2,705,826.00
05	ማረሚያ መቆመራዊ ያረጋግጣት/ብ/ቤት	595,675.00	0.00	0.00	595,675.00
341	መ.ኅ	381,853.00	0.00	0.00	381,853.00
01	የመ.ኅ ማስተባበራል	381,853.00	0.00	0.00	381,853.00
500	መ.ኅ በታት ወጥ መ.ኅ በታት ወጥ ያልሆነ	859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
510		859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
512	የቀበሌ ሥራ አስከያደ	859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
01	የቀበሌ ሥራ አስከያደ እ/ብ/ቤት	859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
004	ቀበሌ 04	10,344,761.00	0.00	0.00	10,344,761.00
100	አስተዳደር መቶዣ አገልግሎት	3,135,446.00	0.00	0.00	3,135,446.00
110	የአስፈላጊ መንግስት አካል	2,454,104.00	0.00	0.00	2,454,104.00
111	አስተዳደር ምክር ቤት	364,550.00	0.00	0.00	364,550.00
01	የቀበሌ 04 አስተዳደር ምክር ቤት	364,550.00	0.00	0.00	364,550.00
112	የ04 ቀበሌ ምክር ቤት	1,446,282.00	0.00	0.00	1,446,282.00
01	የቀበሌ ስራ አስፈላጊ ምክር ቤት	1,446,282.00	0.00	0.00	1,446,282.00

119	ለተቻፋ መማሪች	381,937.00	0.00	0.00	381,937.00
01	የሰዋጥና መማሪች ጉዳይ ማስተባበያ	381,937.00	0.00	0.00	381,937.00
133	የወጥታ ጉዳይ	261,335.00	0.00	0.00	261,335.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተባበያ	261,335.00	0.00	0.00	261,335.00
150	መጀመሪያ አገልግሎት	681,342.00	0.00	0.00	681,342.00
155		313,963.00	0.00	0.00	313,963.00
01		313,963.00	0.00	0.00	313,963.00
173	ከመረጃዎች	367,379.00	0.00	0.00	367,379.00
01	የከመረጃዎች ጉዳይች ማስተባበያ	367,379.00	0.00	0.00	367,379.00
200	አቶዎን	915,448.00	0.00	0.00	915,448.00
230	ፖ.ስ አ.ንድስትራኝ ቴርጉም	915,448.00	0.00	0.00	915,448.00
231	ምክትል የኩ ስራ አስፈላጊ	421,044.00	0.00	0.00	421,044.00
01	ምክትል የኩ ስራ አስፈላጊ የሚደረገውን ገዢ ማስተባበያ	421,044.00	0.00	0.00	421,044.00
232	ጥቃቅን እና አነስተኛ አ.ንተርፕራይዝ	494,404.00	0.00	0.00	494,404.00
01	አስተዳደርና መጀመሪያ አገልግሎት	494,404.00	0.00	0.00	494,404.00
300	ማስበራዎች	5,714,811.00	0.00	0.00	5,714,811.00
310	ትምህርት	5,714,811.00	0.00	0.00	5,714,811.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
119	Women and Youth	323,584.00	0.00	0.00	323,584.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	323,584.00	0.00	0.00	323,584.00
133	Security Affairs	255,129.00	0.00	0.00	255,129.00
01	Security Affairs Coordination	255,129.00	0.00	0.00	255,129.00
150	General Service	704,195.00	0.00	0.00	704,195.00
155	Civil Service coordination	321,560.00	0.00	0.00	321,560.00
01	coordination of Civil service Commission	321,560.00	0.00	0.00	321,560.00
173	Communication	382,635.00	0.00	0.00	382,635.00
01	Coordination Of Communication Affairs	382,635.00	0.00	0.00	382,635.00
200	Economic	1,184,211.00	0.00	0.00	1,184,211.00
230	Trade Industry and Tourism	1,184,211.00	0.00	0.00	1,184,211.00
231	Deputy Executive	708,516.00	0.00	0.00	708,516.00
01	Deputy Executive Office for Cordination of Trade and rev	708,516.00	0.00	0.00	708,516.00
232	Micro & Small Enterprises	475,695.00	0.00	0.00	475,695.00
01	Administration and General Service	475,695.00	0.00	0.00	475,695.00
300	Social	8,380,401.00	226,000.00	0.00	8,606,401.00
310	Education	8,380,401.00	226,000.00	0.00	8,606,401.00
311	Education	7,998,548.00	226,000.00	0.00	8,224,548.00
01	Education Coordination	536,716.00	0.00	0.00	536,716.00
02	Kezirra prmary School	2,739,140.00	99,200.00	0.00	2,838,340.00
03	Misle Enat prmary school	1,538,891.00	9,100.00	0.00	1,547,991.00
04	Misrak prmary Jegnoch	2,588,126.00	117,700.00	0.00	2,705,826.00
05	Maremia prmary School	595,675.00	0.00	0.00	595,675.00
341	Health	381,853.00	0.00	0.00	381,853.00
01	Health Coordination	381,853.00	0.00	0.00	381,853.00
500	Municipality and None Manicity	859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
510		859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
512	Kebele Manager's	859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
01	Ofice Of City Manager	859,834.00	0.00	0.00	859,834.00
004	Kebele 04	10,344,761.00	0.00	0.00	10,344,761.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,135,446.00	0.00	0.00	3,135,446.00
110	Organ of State	2,454,104.00	0.00	0.00	2,454,104.00
111	Administrative Council	364,550.00	0.00	0.00	364,550.00
01	kebele 04 Administration Council	364,550.00	0.00	0.00	364,550.00
112	04 Kebele Council	1,446,282.00	0.00	0.00	1,446,282.00

01	Kebele Executive Ofice	1,446,282.00	0.00	0.00	1,446,282.00
119	Women and Youth	381,937.00	0.00	0.00	381,937.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	381,937.00	0.00	0.00	381,937.00
133	Security Affairs	261,335.00	0.00	0.00	261,335.00
01	Security Affairs Coordination	261,335.00	0.00	0.00	261,335.00
150	General Service	681,342.00	0.00	0.00	681,342.00
155	Civel Service coordination	313,963.00	0.00	0.00	313,963.00
01	coordination of Civil service Commission	313,963.00	0.00	0.00	313,963.00
173	Communication	367,379.00	0.00	0.00	367,379.00
01	Coordination Of Communication Affairs	367,379.00	0.00	0.00	367,379.00
200	Economic	915,448.00	0.00	0.00	915,448.00
230	Trade Industry and Tourism	915,448.00	0.00	0.00	915,448.00
231	Deputy Executive	421,044.00	0.00	0.00	421,044.00
01	Deputy Executive Office for Cordination of Trade and	421,044.00	0.00	0.00	421,044.00
232	Micro & Small Enterprises	494,404.00	0.00	0.00	494,404.00
01	Administration and General Service	494,404.00	0.00	0.00	494,404.00
300	Social	5,714,811.00	0.00	0.00	5,714,811.00
310	Education	5,714,811.00	0.00	0.00	5,714,811.00

የደራደሪ አስተዳደር 2009 ቀንት አመት የመደበኛ ቀንት ኮንክ

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጉሬም / የሥራ ክፍል	የመ/ገብት	ገብ	እርግጧት	ፊርማ
311	ት-ምዕርት	5,408,622.00	0.00	0.00	5,408,622.00
01	የት-ምዕርት ማስተጥበረያ	373,960.00	0.00	0.00	373,960.00
01	አዲ የአንስ መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት	2,848,043.00	0.00	0.00	2,848,043.00
02	በርሃን አንድቶ ደረጃ ት/ቤት	1,398,868.00	0.00	0.00	1,398,868.00
03	ሀምሌ መጀመሪያ ደረጃ ት-ምዕርት ቤት	787,751.00	0.00	0.00	787,751.00
341	ሙሉ	306,189.00	0.00	0.00	306,189.00
01	የሙሉ ማስተጥበረያ	306,189.00	0.00	0.00	306,189.00
500	መዘገብ ቤት-ዋና መዘገብ ቤት-ዋና ያለሁን	579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
510		579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
512	የቀበሌ ሥራ አስከታይ	579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
01	የቀበሌ ሥራ አስከታይ ዘ/ቤት	579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
005	ቍበሌ 05	8,595,570.00	0.00	0.00	8,595,570.00
100	አስተዳደርና ቅዱሳን አገልግሎት	3,053,665.00	0.00	0.00	3,053,665.00
110	የአስፈላጊው መግባቡት አካል	2,639,403.00	0.00	0.00	2,639,403.00
111	አስተዳደር ምክር ቤት	288,425.00	0.00	0.00	288,425.00
01	የቀበሌ 05 አስተዳደር ምክር ቤት	288,425.00	0.00	0.00	288,425.00
112	የ05 ቍበሌ ምክር ቤት	1,859,628.00	0.00	0.00	1,859,628.00
01	የቀበሌ ሥራ አስፈላጊው ዘ/ቤት	1,859,628.00	0.00	0.00	1,859,628.00
119	ስተቶች መሞት	277,091.00	0.00	0.00	277,091.00
01	የሰተቶች መሞት ጉዳይ ማስተጥበረያ	277,091.00	0.00	0.00	277,091.00
133	የወጥታ ጉዳይ	214,259.00	0.00	0.00	214,259.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተጥበረያ	214,259.00	0.00	0.00	214,259.00
150	ቁጥራል አገልግሎት	414,262.00	0.00	0.00	414,262.00
155		175,831.00	0.00	0.00	175,831.00
01		175,831.00	0.00	0.00	175,831.00
173	ከምኑስሽን	238,431.00	0.00	0.00	238,431.00
01	የከምኑስሽን ጉዳዮች ማስተጥበረያ	238,431.00	0.00	0.00	238,431.00
200	አ.ኩምግ	986,199.00	0.00	0.00	986,199.00
230	ንግድ አ.ንግድ-ሰራኞ ተራጋግ	986,199.00	0.00	0.00	986,199.00
231	የሙትል የጥ ሰራ አስፈላጊው	358,338.00	0.00	0.00	358,338.00
01	የሙትል የጥ ሰራ አስፈላጊው የንግድ ጉዳዮች ማስተጥበረያ	358,338.00	0.00	0.00	358,338.00
232	የቍቶች እና አስተዳደር እንተርፕራይዝ	627,861.00	0.00	0.00	627,861.00
01	አስተዳደርና ቅዱሳን አገልግሎት	627,861.00	0.00	0.00	627,861.00
300	ማስበራቅ	4,011,642.00	0.00	0.00	4,011,642.00

310	ትምህርት	4,011,642.00	0.00	0.00	4,011,642.00
311	ትምህርት	3,399,790.00	0.00	0.00	3,399,790.00
01	የትምህርት ማስተዳደሪያ	255,578.00	0.00	0.00	255,578.00
01	አዲስ ከተማ መጀመሪያ ያረጃ ት/ብ/ት	2,235,002.00	0.00	0.00	2,235,002.00
03	ጥንቃ እና መጀመሪያ ያረጃ ት/ብ/ት	909,210.00	0.00	0.00	909,210.00
341	ጠቅ	611,852.00	0.00	0.00	611,852.00
01	የጠቅ ማስተዳደሪያ	611,852.00	0.00	0.00	611,852.00
500	መሬታዊ ቤት-ዋና መሬታዊ ቤት-ዋና የልማት	544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
510		544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
512	የቀበሌ ሥራ አስከታደሪያ ጽ/ቤት	544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
01	የቀበሌ ሥራ አስከታደሪያ ጽ/ቤት	544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
006	ቀበሌ 06	6,622,960.00	60,000.00	0.00	6,682,960.00
100	አስተዳደር ተቁስ አገልግሎት	3,106,816.00	0.00	0.00	3,106,816.00
110	የእስራታዊ መንግባት አካል	2,585,547.00	0.00	0.00	2,585,547.00
111	አስተዳደር ምክር ቤት	319,056.00	0.00	0.00	319,056.00
01	የቀበሌ 06 አስተዳደር ምክር ቤት	319,056.00	0.00	0.00	319,056.00
112	የ06 ቀበሌ ምክር ቤት	1,778,659.00	0.00	0.00	1,778,659.00
01	የቀበሌ ሥራ አስፈላጊ	1,778,659.00	0.00	0.00	1,778,659.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
311	Education	5,408,622.00	0.00	0.00	5,408,622.00
01	Education Coordination	373,960.00	0.00	0.00	373,960.00
01	Abba-Yohannes prmary School	2,848,043.00	0.00	0.00	2,848,043.00
02	Birehan prmary school	1,398,868.00	0.00	0.00	1,398,868.00
03	Hawi Boru Primery Education	787,751.00	0.00	0.00	787,751.00
341	Health	306,189.00	0.00	0.00	306,189.00
01	Health Coordination	306,189.00	0.00	0.00	306,189.00
500	Municipality and None Manicipality	579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
510		579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
512	Kebele Manager's	579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
01	Office of City Manager	579,056.00	0.00	0.00	579,056.00
005	Kebele 05	8,595,570.00	0.00	0.00	8,595,570.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,053,665.00	0.00	0.00	3,053,665.00
110	Organ of State	2,639,403.00	0.00	0.00	2,639,403.00
111	Administrative Council	288,425.00	0.00	0.00	288,425.00
01	kebele 05 Administration Council	288,425.00	0.00	0.00	288,425.00
112	05 Kebele Council	1,859,628.00	0.00	0.00	1,859,628.00
01	Kebele Executive Ofice	1,859,628.00	0.00	0.00	1,859,628.00
119	Women and Youth	277,091.00	0.00	0.00	277,091.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	277,091.00	0.00	0.00	277,091.00
133	Security Affairs	214,259.00	0.00	0.00	214,259.00
01	Security Affairs Coordination	214,259.00	0.00	0.00	214,259.00
150	General Service	414,262.00	0.00	0.00	414,262.00
155	Civil Service coordination	175,831.00	0.00	0.00	175,831.00
01	coordination of Civil service Commission	175,831.00	0.00	0.00	175,831.00
173	Communication	238,431.00	0.00	0.00	238,431.00
01	Coordination Of Communication Affairs	238,431.00	0.00	0.00	238,431.00
200	Economic	986,199.00	0.00	0.00	986,199.00
230	Trade Industry and Tourism	986,199.00	0.00	0.00	986,199.00
231	Deputy Executive	358,338.00	0.00	0.00	358,338.00
01	Deputy Executive Office for Coordination of Trade and Rev	358,338.00	0.00	0.00	358,338.00
232	Micro & Small Enterprises	627,861.00	0.00	0.00	627,861.00
01	Administration and General Service	627,861.00	0.00	0.00	627,861.00

300	Social	4,011,642.00	0.00	0.00	4,011,642.00
310	Education	4,011,642.00	0.00	0.00	4,011,642.00
311	Education	3,399,790.00	0.00	0.00	3,399,790.00
01	Education Coordination	255,578.00	0.00	0.00	255,578.00
01	Addis Ketema primary School	2,235,002.00	0.00	0.00	2,235,002.00
03	gende ada primary school	909,210.00	0.00	0.00	909,210.00
341	Health	611,852.00	0.00	0.00	611,852.00
01	Health Coordination	611,852.00	0.00	0.00	611,852.00
500	Municipality and None Municipality	544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
510		544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
512	Kebele Manager's Office	544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
01	Kebele City Manager Office	544,064.00	0.00	0.00	544,064.00
006	Kebele 06	6,622,960.00	60,000.00	0.00	6,682,960.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,106,816.00	0.00	0.00	3,106,816.00
110	Organ of State	2,585,547.00	0.00	0.00	2,585,547.00
111	Administrative Council	319,056.00	0.00	0.00	319,056.00
01	kebele 06 Administration Council	319,056.00	0.00	0.00	319,056.00
112	06 Kebele Council	1,778,659.00	0.00	0.00	1,778,659.00
01	Kebele Executive	1,778,659.00	0.00	0.00	1,778,659.00

የደረሰ አስተዳደር 2009 ላይ እመት የመለከት ላይ ንርክ

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ተርጉም / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	እርዳታ	ዶምር
119	አዲስ ወጥቶ	279,176.00	0.00	0.00	279,176.00
01	የአዲስ ወጥቶ ገብያ ማስተባበያ	279,176.00	0.00	0.00	279,176.00
133	ወጥቶ ገብያ	208,656.00	0.00	0.00	208,656.00
01	የወጥቶ ገብያ ማስተባበያ	208,656.00	0.00	0.00	208,656.00
150	መጀመሪያ አገልግሎት	521,269.00	0.00	0.00	521,269.00
155		238,478.00	0.00	0.00	238,478.00
01		238,478.00	0.00	0.00	238,478.00
173	ክፍል	282,791.00	0.00	0.00	282,791.00
01	የክፍል ገብያ ማስተባበያ	282,791.00	0.00	0.00	282,791.00
200	አ.ካናንግ	911,749.00	0.00	0.00	911,749.00
230	ገንዘብ አንቀጽ-ሰነድ ፊርማ	911,749.00	0.00	0.00	911,749.00
231	ምክትል የጥ ስራ አስፈላጊ	389,130.00	0.00	0.00	389,130.00
01	ምክትል የጥ ስራ አስፈላጊ የንግድ ቤት ማስተባበያ	389,130.00	0.00	0.00	389,130.00
232	ጥቃቅን እና አስተዳደር አ.ንተርፕሮብ	522,619.00	0.00	0.00	522,619.00
01	አስተዳደር ተቁስ አገልግሎት	522,619.00	0.00	0.00	522,619.00
300	ማስበራዎች	2,018,584.00	60,000.00	0.00	2,078,584.00
310	ት-ምህርት	2,018,584.00	60,000.00	0.00	2,078,584.00
311	ት-ምህርት	1,731,993.00	60,000.00	0.00	1,791,993.00
01	የት-ምህርት ማስተባበያ	237,355.00	0.00	0.00	237,355.00
01	ሁኔታ የመጀመሪያ ድረጃ ገብያ	1,494,638.00	60,000.00	0.00	1,554,638.00
341	ሙሉ	286,591.00	0.00	0.00	286,591.00
01	የሙሉ ማስተባበያ	286,591.00	0.00	0.00	286,591.00
500	መጀመሪያ ቤት-ዋና መጀመሪያ ቤት-ዋና ያላማት	585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
510		585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
512	የቀበሌ ሥራ አስከያደር ዘ/ቤት	585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
01	የቀበሌ ሥራ አስከያደር ዘ/ቤት	585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
007	ቀበሌ 07	7,348,257.00	55,000.00	0.00	7,403,257.00
100	አስተዳደር ተቁስ አገልግሎት	3,345,079.00	0.00	0.00	3,345,079.00
110	የአስፈላጊ መንግስት አካል	2,698,271.00	0.00	0.00	2,698,271.00
111	አስተዳደር የክር ቤት	330,020.00	0.00	0.00	330,020.00
01	የቀበሌ 07 አስተዳደር የክር ቤት	330,020.00	0.00	0.00	330,020.00

112	የ07 ቅበሌ ምክር ቤት	1,881,684.00	0.00	0.00	1,881,684.00
01	የቅበሌ ስራ አስፈላጊዎች ዘ/ቤት	1,881,684.00	0.00	0.00	1,881,684.00
119	ለተቻፌ መማሪ	316,468.00	0.00	0.00	316,468.00
01	የሰተኞች መማሪ ጉዳይ ማስተባበያ	316,468.00	0.00	0.00	316,468.00
133	የወጥታ ጉዳይ	170,099.00	0.00	0.00	170,099.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተባበያ	170,099.00	0.00	0.00	170,099.00
150	መተዳደሪያ አገልግሎት	646,808.00	0.00	0.00	646,808.00
155		316,084.00	0.00	0.00	316,084.00
01		316,084.00	0.00	0.00	316,084.00
173	ከፍጻዬዎን	330,724.00	0.00	0.00	330,724.00
01	የተወጪዎን ጉዳዮች ማስተባበያ	330,724.00	0.00	0.00	330,724.00
200	አ.ካምሮ	941,008.00	0.00	0.00	941,008.00
230	ፖ.ግድ አ.ንግድ ስራ ተሸካም	941,008.00	0.00	0.00	941,008.00
231	መከተል የፍ ስራ አስፈላጊዎች	357,040.00	0.00	0.00	357,040.00
01	መከተል የፍ ስራ አስፈላጊዎች የንግድ ጉዢዎች ማስተባበያ	357,040.00	0.00	0.00	357,040.00
232	ጥቃቅን እና አነስተኛ አ.ንግድ ተሸካም	583,968.00	0.00	0.00	583,968.00
01	አስተዳደርና መቁሉ አገልግሎት	583,968.00	0.00	0.00	583,968.00
300	ማስበራዎች	2,531,097.00	55,000.00	0.00	2,586,097.00
310	ትምህርት	2,531,097.00	55,000.00	0.00	2,586,097.00
311	ትምህርት	2,160,349.00	55,000.00	0.00	2,215,349.00
01	የትምህርት ማስተባበያ	266,276.00	0.00	0.00	266,276.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assi	Total
119	Women and Youth	279,176.00	0.00	0.00	279,176.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	279,176.00	0.00	0.00	279,176.00
133	Security Affairs	208,656.00	0.00	0.00	208,656.00
01	Security Affairs Coordination	208,656.00	0.00	0.00	208,656.00
150	General Service	521,269.00	0.00	0.00	521,269.00
155	Civil Service cordination	238,478.00	0.00	0.00	238,478.00
01	coordination of Civil service Commission	238,478.00	0.00	0.00	238,478.00
173	Communication	282,791.00	0.00	0.00	282,791.00
01	Coordination of Communication Affairs	282,791.00	0.00	0.00	282,791.00
200	Economic	911,749.00	0.00	0.00	911,749.00
230	Trade Industry and Tourism	911,749.00	0.00	0.00	911,749.00
231	Deputy Executive	389,130.00	0.00	0.00	389,130.00
01	Deputy Executive Office for Coordination of Trade and Reven	389,130.00	0.00	0.00	389,130.00
232	Micro & Small Enterprises	522,619.00	0.00	0.00	522,619.00
01	Administration and General Service	522,619.00	0.00	0.00	522,619.00
300	Social	2,018,584.00	60,000.00	0.00	2,078,584.00
310	Education	2,018,584.00	60,000.00	0.00	2,078,584.00
311	Education	1,731,993.00	60,000.00	0.00	1,791,993.00
01	Education Coordination	237,355.00	0.00	0.00	237,355.00
01	Hedase primary school	1,494,638.00	60,000.00	0.00	1,554,638.00
341	Health	286,591.00	0.00	0.00	286,591.00
01	Health Coordination	286,591.00	0.00	0.00	286,591.00
500	Municipality and None Manicity	585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
510		585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
512	Kebele Manager's Office	585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
01	City Manager Office	585,811.00	0.00	0.00	585,811.00
007	Kebele 07	7,348,257.00	55,000.00	0.00	7,403,257.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,345,079.00	0.00	0.00	3,345,079.00
110	Organ of State	2,698,271.00	0.00	0.00	2,698,271.00
111	Administrative Council	330,020.00	0.00	0.00	330,020.00
01	kebele 07 Administration Council	330,020.00	0.00	0.00	330,020.00
112	07 Kebele Council	1,881,684.00	0.00	0.00	1,881,684.00

01	Kebele Executive Ofice	1,881,684.00	0.00	0.00	1,881,684.00
119	Women and Youth	316,468.00	0.00	0.00	316,468.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	316,468.00	0.00	0.00	316,468.00
133	Security Affairs	170,099.00	0.00	0.00	170,099.00
01	Security Affairs Coordination	170,099.00	0.00	0.00	170,099.00
150	General Service	646,808.00	0.00	0.00	646,808.00
155	Civil Service cordination	316,084.00	0.00	0.00	316,084.00
01	coordination of Civil service Commission	316,084.00	0.00	0.00	316,084.00
173	Communication	330,724.00	0.00	0.00	330,724.00
01	Coordination Of Communication Affairs	330,724.00	0.00	0.00	330,724.00
200	Economic	941,008.00	0.00	0.00	941,008.00
230	Trade Industry and Tourism	941,008.00	0.00	0.00	941,008.00
231	Deputy Executive	357,040.00	0.00	0.00	357,040.00
01	Deputy Executive Office for Coordination of Trade and	357,040.00	0.00	0.00	357,040.00
232	Micro & Small Enterprises	583,968.00	0.00	0.00	583,968.00
01	Administration and General Service	583,968.00	0.00	0.00	583,968.00
300	Social	2,531,097.00	55,000.00	0.00	2,586,097.00
310	Education	2,531,097.00	55,000.00	0.00	2,586,097.00
311	Education	2,160,349.00	55,000.00	0.00	2,215,349.00
01	Education Coordination	266,276.00	0.00	0.00	266,276.00

የደረሰዋ አስተዳደር 2009 በቻት አመት የመጀመሪያ በቻት ክርክር

ክፍ	የመጀመሪት መ/ቤት / ጥርጋዬ / የሥራ ክፍ	የመ/ማ/ቤት	ገብ	እርግጥ	ፈጥር
01	ቀበሌ 07 የመጀመሪያ ደረጃ ቤት	1,894,073.00	55,000.00	0.00	1,949,073.00
341	መ.ና	370,748.00	0.00	0.00	370,748.00
01	የመ.ና ማስተባበሪያ	370,748.00	0.00	0.00	370,748.00
500	መ.ና ቤት-ዋና መ.ና ቤት-ዋና ያላማ	531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
510		531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
512	የቀበሌ መሆኑ አስተዳደር ዘ/ቤት	531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
01	የቀበሌ መሆኑ አስተዳደር ዘ/ቤት	531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
008	ቀበሌ 08	7,942,166.00	0.00	0.00	7,942,166.00
100	አስተዳደር በቅዱ አገልግሎት	3,222,203.00	0.00	0.00	3,222,203.00
110	የአስተዳደር መንግዶት አካል	2,748,716.00	0.00	0.00	2,748,716.00
111	አስተዳደር ምክር ቤት	303,854.00	0.00	0.00	303,854.00
01	የቀበሌ 08 አስተዳደር ምክር ቤት	303,854.00	0.00	0.00	303,854.00
112	የ08 ቀበሌ ምክር ቤት	1,900,079.00	0.00	0.00	1,900,079.00
01	የቀበሌ ስራ አስተዳደር ዘ/ቤት	1,900,079.00	0.00	0.00	1,900,079.00
119	ስተቶች መሞት	308,935.00	0.00	0.00	308,935.00
01	የስተቶች መሞት ጉዳይ ማስተባበሪያ	308,935.00	0.00	0.00	308,935.00
133	ወጥታ ጉዳይ	235,848.00	0.00	0.00	235,848.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተባበሪያ	235,848.00	0.00	0.00	235,848.00
150	መ.ና አገልግሎት	473,487.00	0.00	0.00	473,487.00
155		251,788.00	0.00	0.00	251,788.00
173	ከውኩለኛን	221,699.00	0.00	0.00	221,699.00
01	የከውኩለኛን ጉዳዮች ማስተባበሪያ	221,699.00	0.00	0.00	221,699.00
200	አ.ነም	1,133,952.00	0.00	0.00	1,133,952.00
230	ንግድ አ.ንግድ ስራ ተስማሚ	1,133,952.00	0.00	0.00	1,133,952.00
231	ምክትል የፍ ስራ አስተዳደር	363,342.00	0.00	0.00	363,342.00
01	ምክትል የፍ ስራ አስተዳደር የንግድ ተስማሚ ማስተባበሪያ	363,342.00	0.00	0.00	363,342.00
232	ጥቃት እና አስተዳደር እ.ጥቃት	770,610.00	0.00	0.00	770,610.00
01	አስተዳደር በቅዱ አገልግሎት	770,610.00	0.00	0.00	770,610.00

300	ማስበርድ	3,115,216.00	0.00	0.00	3,115,216.00
310	ትምህር	3,115,216.00	0.00	0.00	3,115,216.00
311	ትምህር	2,797,373.00	0.00	0.00	2,797,373.00
01	የትምህር ማስተባበያ	396,495.00	0.00	0.00	396,495.00
02	ትንቀ መጀመሪያ ደረጃ ቁ/ቤት	2,400,878.00	0.00	0.00	2,400,878.00
341	ጠቅ	317,843.00	0.00	0.00	317,843.00
341	የጠቅ ማስተባበያ	317,843.00	0.00	0.00	317,843.00
500	መጀመሪያ ቤታዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የልማት	470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
510		470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
512	የቀበሌ ሥራ አስከላይ ድ/ቤት	470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
01	የቀበሌ ሥራ አስከላይ ድ/ቤት	470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
009	ቍበሌ 09	12,711,500.00	0.00	0.00	12,711,500.00
100	አስተዳደር በቁሳ አገልግሎት	3,876,611.00	0.00	0.00	3,876,611.00
110	የእስተዳደር መንግሥት አካል	3,331,796.00	0.00	0.00	3,331,796.00
111	አስተዳደር ጥናር በት	412,152.00	0.00	0.00	412,152.00
01	የቀበሌ 09 አስተዳደር ጥናር በት	412,152.00	0.00	0.00	412,152.00
112	የ09 ቍበሌ ጥናር በት	2,357,105.00	0.00	0.00	2,357,105.00
01	የቀበሌ ስራ አስፈላጊ	2,357,105.00	0.00	0.00	2,357,105.00
119	ለተቻቃ መማቻች	294,745.00	0.00	0.00	294,745.00
01	ለተቻቃ መማቻች ጉዳይ ማስተባበያ	294,745.00	0.00	0.00	294,745.00
133	የወጥታ ጉዳይ	267,794.00	0.00	0.00	267,794.00
01	የወጥታ ጉዳይ ማስተባበያ	267,794.00	0.00	0.00	267,794.00
150	ጠቅዬ አገልግሎት	544,815.00	0.00	0.00	544,815.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
01	Kebele 07 primary school	1,894,073.00	55,000.00	0.00	1,949,073.00
341	Health	370,748.00	0.00	0.00	370,748.00
01	Health Coordination	370,748.00	0.00	0.00	370,748.00
500	Municipality and None Municipality	531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
510		531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
512	Kebele Manager's Office	531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
01	City Manager Office	531,073.00	0.00	0.00	531,073.00
008	Kebele 08	7,942,166.00	0.00	0.00	7,942,166.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,222,203.00	0.00	0.00	3,222,203.00
110	Organ of State	2,748,716.00	0.00	0.00	2,748,716.00
111	Administrative Council	303,854.00	0.00	0.00	303,854.00
01	kebele 08 Administration Council	303,854.00	0.00	0.00	303,854.00
112	08 Kebele Council	1,900,079.00	0.00	0.00	1,900,079.00
01	Kebele Executive Ofice	1,900,079.00	0.00	0.00	1,900,079.00
119	Women and Youth	308,935.00	0.00	0.00	308,935.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	308,935.00	0.00	0.00	308,935.00
133	Security Affairs	235,848.00	0.00	0.00	235,848.00
01	Security Affairs Coordination	235,848.00	0.00	0.00	235,848.00
150	General Service	473,487.00	0.00	0.00	473,487.00
155	Civil Service cordination	251,788.00	0.00	0.00	251,788.00
01	coordination of Civil service Commission	251,788.00	0.00	0.00	251,788.00
173	Communication	221,699.00	0.00	0.00	221,699.00
01	Coordination Of Communication Affairs	221,699.00	0.00	0.00	221,699.00
200	Economic	1,133,952.00	0.00	0.00	1,133,952.00
230	Trade Industry and Tourism	1,133,952.00	0.00	0.00	1,133,952.00
231	Deputy Executive	363,342.00	0.00	0.00	363,342.00
01	Deputy Executive Office for Coordination of Trade and	363,342.00	0.00	0.00	363,342.00

	Revenue				
232	Micro & Small Enterprises	770,610.00	0.00	0.00	770,610.00
01	Administration and General Service	770,610.00	0.00	0.00	770,610.00
300	Social	3,115,216.00	0.00	0.00	3,115,216.00
310	Education	3,115,216.00	0.00	0.00	3,115,216.00
311	Education	2,797,373.00	0.00	0.00	2,797,373.00
01	Education Coordination	396,495.00	0.00	0.00	396,495.00
02	guguba Primery school	2,400,878.00	0.00	0.00	2,400,878.00
341	Health	317,843.00	0.00	0.00	317,843.00
01	Health Coordination	317,843.00	0.00	0.00	317,843.00
500	Municipality and None Manicipality	470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
510		470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
512	Kebele Manager's Office	470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
01	City Manager Office	470,795.00	0.00	0.00	470,795.00
009	Kebele 09	12,711,500.00	0.00	0.00	12,711,500.00
100	ADMINISTRATION AND GENERAL	3,876,611.00	0.00	0.00	3,876,611.00
110	Organ of State	3,331,796.00	0.00	0.00	3,331,796.00
111	Administrative Council	412,152.00	0.00	0.00	412,152.00
01	kebele 09 Administration Council	412,152.00	0.00	0.00	412,152.00
112	09 Kebele Council	2,357,105.00	0.00	0.00	2,357,105.00
01	Kebele Executive Ofice	2,357,105.00	0.00	0.00	2,357,105.00
119	Women and Youth	294,745.00	0.00	0.00	294,745.00
01	Women and Youth Affairs Coordination	294,745.00	0.00	0.00	294,745.00
133	Security Affairs	267,794.00	0.00	0.00	267,794.00
01	Security Affairs Coordination	267,794.00	0.00	0.00	267,794.00
150	General Service	544,815.00	0.00	0.00	544,815.00

የድጋፍ አስተዳደር 2009 ቀን አመት የመጀመሪያ ቀን እርምጃ

ክፍ	የመጀግኝ መ/ቤት / ጥርጉሬም / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገዢ	አጭታች	ዶቻር
155		283,648.00	0.00	0.00	283,648.00
01		283,648.00	0.00	0.00	283,648.00
173	ከተማኩል	261,167.00	0.00	0.00	261,167.00
01	የከተማኩል ገዢ ማስተባበያ	261,167.00	0.00	0.00	261,167.00
200	አ.ካ.ማ.ቁ.	1,033,310.00	0.00	0.00	1,033,310.00
230	ፖ.ስ አ.ን.ሰ.ት.ሮ ተረጋግጧ	1,033,310.00	0.00	0.00	1,033,310.00
231	ምክትል ወጥ ስራ አስፈላጊ	550,729.00	0.00	0.00	550,729.00
01	ምክትል ወጥ ስራ አስፈላጊ የንግድ ገዢ ማስተባበያ	550,729.00	0.00	0.00	550,729.00
232	ጥቅምት እና አነስተኛ አ.ን.ር.ጥ.ሮ.ች	482,581.00	0.00	0.00	482,581.00
01	እስተዳደር መቻል አገልግሎት	482,581.00	0.00	0.00	482,581.00
300	ማስበር.ቁ.	7,087,608.00	0.00	0.00	7,087,608.00
310	ት.ም.ህ.ት	7,087,608.00	0.00	0.00	7,087,608.00
311	ት.ም.ህ.ት	6,685,430.00	0.00	0.00	6,685,430.00
01	የት.ም.ህ.ት ማስተባበያ	397,850.00	0.00	0.00	397,850.00
01	ገዢ ገዢ የመጀመሪያ ደረጃ ተ/ቤት	5,098,930.00	0.00	0.00	5,098,930.00
03	አ.ጥ.ቃ.ን መጀመሪያ ደረጃ ተ.ም.ህ.ት በት	1,188,650.00	0.00	0.00	1,188,650.00
341	መ.ቁ	402,178.00	0.00	0.00	402,178.00
01	የመ.ቁ ማስተባበያ	402,178.00	0.00	0.00	402,178.00
500	መ.ቁ በ.ታ.ዋና መ.ቁ በ.ታ.ዋና የልማት	713,971.00	0.00	0.00	713,971.00
510		713,971.00	0.00	0.00	713,971.00
512	የቀበሌ ሥር አስተዳደር ዘ/ቤት	713,971.00	0.00	0.00	713,971.00
01	የቀበሌ ሥር አስተዳደር ዘ/ቤት	713,971.00	0.00	0.00	713,971.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Recurrent Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Revenue	Assistance	Total
155	Civil Service coordination	283,648.00	0.00	0.00	283,648.00
01	coordination of Civil service Commission	283,648.00	0.00	0.00	283,648.00
173	Communication	261,167.00	0.00	0.00	261,167.00
01	Coordination Of Communication Affairs	261,167.00	0.00	0.00	261,167.00
200	Economic	1,033,310.00	0.00	0.00	1,033,310.00
230	Trade Industry and Tourism	1,033,310.00	0.00	0.00	1,033,310.00
231	Deputy Executive	550,729.00	0.00	0.00	550,729.00
01	Deputy Executive Office for Coordination of Trade and Revenue	550,729.00	0.00	0.00	550,729.00
232	Micro & Small Enterprises	482,581.00	0.00	0.00	482,581.00
01	Administration and General Service	482,581.00	0.00	0.00	482,581.00
300	Social	7,087,608.00	0.00	0.00	7,087,608.00
310	Education	7,087,608.00	0.00	0.00	7,087,608.00
311	Education	6,685,430.00	0.00	0.00	6,685,430.00
01	Education Coordination	397,850.00	0.00	0.00	397,850.00
01	Gende Gerada Primary School	5,098,930.00	0.00	0.00	5,098,930.00
03	Eftin Primary school	1,188,650.00	0.00	0.00	1,188,650.00
341	Health	402,178.00	0.00	0.00	402,178.00
01	Health Coordination	402,178.00	0.00	0.00	402,178.00
500	Municipality and None Municipality	713,971.00	0.00	0.00	713,971.00
510		713,971.00	0.00	0.00	713,971.00
512	Kebele Manager's Office	713,971.00	0.00	0.00	713,971.00
01	City Manager Office	713,971.00	0.00	0.00	713,971.00

የድራጅ አስተዳደር 2009 ቀን አመት የከተታል ቀን አጠቃላይ						
ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጉሮ / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አርባታ	ክፍር	ድጂ
11/00/000	አነስተኛ መ/ቤቶች	1,405,587,717.00	0.00	1,880,000.00	0.00	1,407,467,717.00
11/00/000/100	አስተዳደር መቅለ አገልግሎት	142,071,498.00	0.00	0.00	0.00	142,071,498.00
11/00/000/110	የኢትዮጵያ መንግስት አካል	67,617,431.00	0.00	0.00	0.00	67,617,431.00
11/00/000/111	አስተዳደር ሚኒስቴር	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/112	የኢትዮጵያ ፌ/ቤት	54,780,375.00	0.00	0.00	0.00	54,780,375.00
11/00/000/119	የሰቶች እና ህማኑት ጉዳይ ቤት	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
11/00/000/120	ፍትህና ድጋፍናት	25,996,904.00	0.00	0.00	0.00	25,996,904.00
11/00/000/122	የድጂ ደም ይሞላኝ ሲሄድ ፍ/ቤት	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11/00/000/133	የፍትህ ማተሚያ ሁኔታ ጉዳዮች ቤት	17,996,904.00	0.00	0.00	0.00	17,996,904.00
11/00/000/150	መቅለ አገልግሎት	48,457,163.00	0.00	0.00	0.00	48,457,163.00
11/00/000/152	ጥንበዕና አ.ከጥማ ልማት ቤት	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
11/00/000/155	ጥብል ሰርዓት ቤት	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00
11/00/000/156	የታክክል ለለሰልማን	1,245,760.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.00
11/00/000/173	የመንግስት ከሚዘኙሽን ጉዳዮች ቤት	10,061,403.00	0.00	0.00	0.00	10,061,403.00
11/00/000/200	አ.ከጥማ	350,819,400.00	0.00	540,000.00	0.00	351,359,400.00
11/00/000/210	ግብርና እና ገብር ልማት ቤት	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00
11/00/000/211	ግብርና ፌ/ቤት	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00
11/00/000/215	የገቢዎች ልማት ማስተዋዕኖች ቤት	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
11/00/000/216	የመሆናት ማረዳዎች	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

11/00/000/219	የኢትዮ. ቅብ.ቁ በለንስልማን	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
11/00/000/220	ወ-ሆ. ማ-ቤት	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221	የወ-ሆ. ማ-ቤት እና ኢንርክ ዘ/ቤት	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/230	ገንዘብ አ.ንድ-ሰት-ራኔ ተ-ራ-ባም	251,039,400.00	0.00	0.00	0.00	251,039,400.00
11/00/000/231	የገንዘብ አ.ንድ-ሰት-ራኔ በ.ሪ	194,989,400.00	0.00	0.00	0.00	194,989,400.00
11/00/000/232	ጥቃቅን እና አነስተኛ አ.ንተ-ርተ-ራ-ይ-ሁ እኩንስ.	55,650,000.00	0.00	0.00	0.00	55,650,000.00
11/00/000/235	ለማ-ታ-ዋ ባለግብት የመሳሳይ የማ-በ-ቁት እ-ቤ-ይ የሰራ-ሂ-ቤት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/270	የከንሰት-ሸ-ክ-ሽን እና በ-ቶ-ች	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271	የከንሰት-ሸ-ክ-ሽን በ-ቶ-ች ለማ-ት-ና አስ-ተ-ዳደር በ.ሪ	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/300	ማ-ሳ-ይ-ዋ	285,663,022.00	0.00	1,340,000.00	0.00	287,003,022.00
11/00/000/310	ት-ም-ር-ት	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/311	የት-ም-ር-ት በ.ሪ	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/330	ባ-ሳ-ጽ ስ-ር-ት	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331	የው-ሞ-ቻ-ና ስ-ር-ት ጉ-ዳ-ይ በ.ሪ	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/340	ጠ-ና	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341	የጠ-ና ቅብ.ቁ በ.ሪ	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/350	የመ-ተ-ና-ና ማ-ገ-ብ-ዋ ጉ-ዳ-ይ	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351	የጠ-ና፡ ወ-ራ-ተ-ና-ና ማ-ገ-ብ-ዋ ጉ-ዳ-ይ ማ-ስ-ተ-ባ-በ-ያ ዘ/ቤ-ት	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000	City Administretion	1,405,587,717.00	0.00	1,880,000.00	0.00	1,407,467,717.00
11/00/000/100	ADMINISTRATION AND GENERAL	142,071,498.00	0.00	0.00	0.00	142,071,498.00
11/00/000/110	Organ of State	67,617,431.00	0.00	0.00	0.00	67,617,431.00
11/00/000/111	Administrative Council	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/112	Office of the Mayor	54,780,375.00	0.00	0.00	0.00	54,780,375.00
11/00/000/119	Women and children Bureau	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
11/00/000/120	Justice and Security	25,996,904.00	0.00	0.00	0.00	25,996,904.00
11/00/000/122	Dire Dawa Appellate Court	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11/00/000/133	Bureau of Justice & Security Affairs	17,996,904.00	0.00	0.00	0.00	17,996,904.00
11/00/000/150	General Service	48,457,163.00	0.00	0.00	0.00	48,457,163.00
11/00/000/152	Bureau of Finance & Economic Development	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
11/00/000/155	Public service Bureau	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00
11/00/000/156	Revenue Agency	1,245,760.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.00
11/00/000/173	Bureau of Governement Comunication Afairs	10,061,403.00	0.00	0.00	0.00	10,061,403.00
11/00/000/200	Economic	350,819,400.00	0.00	540,000.00	0.00	351,359,400.00
11/00/000/210	Agricultural and Rural Development Bureau	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00
11/00/000/211	Agriculture Office	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00
11/00/000/215	Rural Development Coord. Bureau	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
11/00/000/216	Cooperative Organaization	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/219	Environmental Protection Authority	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00

11/00/000/220	Water Resources	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221	Water, Mining & Energy Office	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/230	Trade Industry and Tourism	251,039,400.00	0.00	0.00	0.00	251,039,400.00
11/00/000/231	Bureau of Trade and Industry	194,989,400.00	0.00	0.00	0.00	194,989,400.00
11/00/000/232	Micro & Small Enterprises Agency	55,650,000.00	0.00	0.00	0.00	56,650,000.00
11/00/000/235	Core Process for Attracting and Empowering Investors	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/270	Construction and Housing	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271	Bureau of construction housing dev't	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/300	Social	285,663,022.00	0.00	1,340,000.00	0.00	287,003,022.00
11/00/000/310	Education	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/311	Education Office	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/330	Culture and Sport	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331	Youth and Sports Affairs Bureau	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/340	Health	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341	Health Care Bureau	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/350	Labor and Social Affairs	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351	Health, Labor and Social Affairs Coord. Office	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00

የደረሰዋ አስተዳደር 2009 በቻ አመት የካታ በቻ ነው

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጋዬ / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አጠቃላይ	ክፍ	ገም
11/00/000/400	ለ.ለ.ች.	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/460	የበቃት ዲ.ቁ.	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462	ለደመዱት እና ሥራ ማስከሻ መጠቀበች	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/500	ሙ॥ች ቤ.ታ.ቁ	574,821,573.00	0.00	0.00	0.00	574,821,573.00
11/00/000/510	ማዘጋጀበት አስተዳደር መቅለ እና	291,451,357.00	0.00	0.00	0.00	291,451,357.00
11/00/000/512	የከተማው ሥራ አስተዳደር ደንብ	178,901,357.00	0.00	0.00	0.00	178,901,357.00
11/00/000/513	የኢት ማስከሻር የተወቃዣ ድህንነት አገልግሎት	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/515	የመፈት ልማትና አስተዳደር ባለቤት	112,250,000.00	0.00	0.00	0.00	112,250,000.00
11/00/000/520	ማዘጋጀበት አስተዳደር	255,733,527.00	0.00	0.00	0.00	255,733,527.00
11/00/000/522	የከተማ ዕድት እና ማስቀበ እጅንስ	10,635,452.00	0.00	0.00	0.00	10,635,452.00
11/00/000/523	የመንግስት ባለቤት	245,098,075.00	0.00	0.00	0.00	245,098,075.00
11/00/000/530	ማዘጋጀበት መሆኑ	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532	የቁርጥ አገልግሎት	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000	ስነድ መ/ቁጥ	1,405,587,717.00	0.00	1,880,000.00	0.00	1,407,467,717.00
11/00/000/100	አስተዳደር መቅለ አገልግሎት	142,071,498.00	0.00	0.00	0.00	142,071,498.00
11/00/000/110	የአስፈላጊ መንግስት አካል	67,617,431.00	0.00	0.00	0.00	67,617,431.00
11/00/000/111	አስተዳደር የኩር ቤት	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00

11/00/000/111/01	አዲ ማውጣትና አስፈላጊዎች መቆጣጠር	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/111/01/01/00/003	የሰራተኞች እና ደቂ ክሚራቶች :ኩልከትርናንስ መሰራቶ ግዢ ትርጓሜት	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/112	የክንፃለው ዘ/በት	54,780,375.00	0.00	0.00	0.00	54,780,375.00
11/00/000/112/01	ጥናር እና ዝግጁ ስራ	54,780,375.00	0.00	0.00	0.00	54,780,375.00
11/00/000/112/01/01/00/004	የአስፈላጊ ከሳሽና ባንባሪ እና የውጭ ድርጅቶች ማማያ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/005	የበታ አዋጅ ከሳሽና ባንባሪ እና የውጭ ድርጅቶች ማማያ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/006	አንቀጽ ማረጋገጫ የ አዲስ አበባ ዲሞክራሲ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/010	ለ መለሰ ንፍቅር ፊዜ-ንድጋሽ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/011	ለውሃ አካባቢ ታኩ ክሳ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/012	ለ አንቀጽ-ነት ሙን ክሳ	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/013	ለሁኔሰ ቅድመ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/014	የክንፃለው ሁኔታ አገልግሎት አስተያየት ደረጃ ማኅደግና የመኖሪያ ቤት ማስፈልጊዣ ትርጓሜት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/015	የክንፃለው መኖሪያ ሁኔታ ባንባሪ እና የውጭ ድርጅቶች ማማያ	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
11/00/000/112/01/01/00/016	አንቀጽ ማረጋገጫ የ አገልግሎት ታኩ ትርጓሜት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/112/01/01/00/017	የመመሪያዎች እና በግዢት አቅም ባንባሪ ትርጓሜት	780,375.00	0.00	0.00	0.00	780,375.00
11/00/000/112/01/01/00/018	ስራተኞች ባንባሪ ማስፈልጊዣ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/119	የሰራተኞች እና ሁኔታ ተኩረ ቤት	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
11/00/000/119/01	ጥናር እና ዝግጁ ስራ	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
11/00/000/119/01/03/00/001	የዋጋው እና መሰራተኞች የተፈጻሚ ሁኔታ ቤት በአስተኛው ሁኔታ መስተዳደር እና ለተኛው እና ሁኔታ ማስፈልጊዣ መስፈልጊዣ	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
11/00/000/119/01/03/00/003	የፊርማው አስተዳደር የተፈጻሚ ሁኔታ ቤት በአስተኛው ሁኔታ ቤት በአስተኛው ሁኔታ ቤት በአስተኛው ሁኔታ ቤት በአስተኛው ሁኔታ ቤት	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/400	Others	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/460	Transfer	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462	Provision for Bank Charges	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/500	Municipality	574,821,573.00	0.00	0.00	0.00	574,821,573.00
11/00/000/510	Municipal Admin. & General	291,451,357.00	0.00	0.00	0.00	291,451,357.00
11/00/000/512	City Manager's Office	178,901,357.00	0.00	0.00	0.00	178,901,357.00
11/00/000/513	Law Enforcement and Public Safety Services	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/515	Land Development & Administration Authority	112,250,000.00	0.00	0.00	0.00	112,250,000.00
11/00/000/520	Municipal Economic	255,733,527.00	0.00	0.00	0.00	255,733,527.00
11/00/000/522	City Cleaning and Beautification Agency	10,635,452.00	0.00	0.00	0.00	10,635,452.00
11/00/000/523	Roads Authority	245,098,075.00	0.00	0.00	0.00	245,098,075.00
11/00/000/530	Municipal Social	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532	Abattoir Service	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000	City Administration	1,405,587,717.0	0.00	1,880,000.00	0.00	1,407,467,717.0
11/00/000/100	ADMINISTRATION AND GENERAL	142,071,498.00	0.00	0.00	0.00	142,071,498.00
11/00/000/110	Organ of State	67,617,431.00	0.00	0.00	0.00	67,617,431.00

11/00/000/111	Administrative Council	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/111/01	Support and Advisory	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/111/01/01/00/003	VDO ,Photo camara and electronic materials purchase project	1,237,056.00	0.00	0.00	0.00	1,237,056.00
11/00/000/112	Office of the Mayor	54,780,375.00	0.00	0.00	0.00	54,780,375.00
11/00/000/112/01	Support and Advisory	54,780,375.00	0.00	0.00	0.00	54,780,375.00
11/00/000/112/01/01/00/004	Asseliso culster building constriction project	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/005	Biyo Awale cluster building construction project	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/006	payment for target co	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/010	meles foundation	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/011	water environment	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/012	industery zone	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/013	hedase dam	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/014	Kentiba building service upgrading project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/112/01/01/00/015	Kentiba residence building construction project	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
11/00/000/112/01/01/00/016	Guest house building design works project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/112/01/01/00/017	emergency prepardenes and capacity building project	780,375.00	0.00	0.00	0.00	780,375.00
11/00/000/112/01/01/00/018	Migrant awarness creation	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/119	Women and children Bureau	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
11/00/000/119/01	Support and Advisory	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
11/00/000/119/01/03/00/001	sex abused women and children facing harish envirment quick rehabilitation project	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
11/00/000/119/01/03/00/003	sex abused women and children, facing harish envirment one window service giving center building project .	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00

የደረሰው አስተዳደር 2009 በቻት አመት የከተታል በቻት አርባ

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ተርጉራም / የሥራ ክፍል	የመ/ገብ/ት	ገብ	እርዳታ	ብ ድ	ድምር
11/00/000/120	፩-ሆኑ ድሳሁት	25,996,904.00	0.00	0.00	0.00	25,996,904.00
11/00/000/122	የድራ ፈጥ ይግባኝ ስሜ ፍ/ቤት	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11/00/000/122/01	ምክር እና ድጋፍ ስሌ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/122/01/01/0003	የመ&ጀመኛ የሚሰራው አቅም ባንበት ጥርቃኑት (ይግባኝ)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/122/01/01/0004	የአድ ሲት ማጠናከራሪ ጥርቃኑት (ይግባኝ ስሜ)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/122/02	ለክርክሩት መሳኔ መሰጣት	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
11/00/000/122/02/01/00/002	የG+5 ሁኔታ ባንበት ጥርቃኑት	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/122/02/01/00/003	የመ&ጀመኛ እና የሚሰራው አቅም ባንበት ጥርቃኑት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/122/02/01/00/004	የአድ ሲት ማጠናከራሪ ጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/133	የፍትህ በጥቃት ህንጻ ጉዳቶች በር	17,996,904.00	0.00	0.00	0.00	17,996,904.00
11/00/000/133/01	ምክር እና ድጋፍ ስሌ	15,996,904.00	0.00	0.00	0.00	15,996,904.00
11/00/000/133/01/01/00/009	የፖ.ስ መራት ሪሳስ ማዘዣ ባንበት	1,792,775.00	0.00	0.00	0.00	1,792,775.00
11/00/000/133/01/01/00/010	የንድ ቁል ሪሳስ ባንበት ጥርቃኑት	2,554,129.00	0.00	0.00	0.00	2,554,129.00
11/00/000/133/01/01/00/011	የሰላምና ዘታዎች ባንበት አቅም ማነሳበያ ጥርቃኑት	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11/00/000/133/01/01/00/012	የፍትህ ሰርዓት ማሻረበበያ ጥርቃኑት	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	የጥርካና እና የጥቅርል ባጥርቃት እንዲሁም የቢሮ ዕቃዋና ጥርቃኑት					
11/00/000/133/01/01/00/013	የፖ.ስ አካዳመት ባንበት በግዢት ጥርቃኑት	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/133/01/01/00/014	የፖ.ስ አካዳመት ባንበት በግዢት ጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

11/00/000/133/01/01/00/015	የኢትዮጵያ ማስረጃ ክርክር መከተለያዊ ትርቃሽኑት	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11/00/000/133/02	መሬት ከተማዎች ምዝገባ ዓ/ቤት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/133/02/01/00/001	የመሬት ከተማዎች ምዝገባ ዓ/ቤት መከተለያዊ ትርቃሽኑት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/150	መጀመሪያ አገልግሎት	48,457,163.00	0.00	0.00	0.00	48,457,163.00
11/00/000/152	ጥንካዊ አካላዊ ሌማት ቤት	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
11/00/000/152/01	ምክር እና ድጋፍ ሰጪ	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
11/00/000/152/01/01/00/005	ተስተካክነት ወገኖች	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/152/01/01/00/007	የSDG ትርቃሽኑት ለመሰ኏ ከተማዎች ዓ/ቤት መከተለያዊ ትርቃሽኑት (MDG)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11/00/000/152/01/01/00/008	ከ2004-2007 በMDG ለተከናወነ ትርቃሽኑት የመለያትና ማመሳከት ፈር ሲሆ ትርቃሽኑት (MDG)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11/00/000/152/02	የግምፅ ቤት እና ፊይናንስ አገልግሎት	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/152/02/04/00/001	የአቅም ታንሳት ሰሌጣና ትርቃሽኑት	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/155	ተብለኩ ሰርዓት ቤት	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00
11/00/000/155/01	ምክር እና ድጋፍ ሰጪ	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00
11/00/000/155/01/01/00/002	በጽሕት ቤት በላይ ተቀማት አመራር ሰሌጣና ትርቃሽኑት	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
11/00/000/155/01/01/00/003	የአገልግሎት ሰጪ ተቀማት የአመራር እንዲከተሉ ትርቃሽኑት	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/155/01/01/00/004	የሰራ አመራርና ካይሬን እንዲከተሉ የሀገና ባንበያ ትርቃሽኑት	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/155/01/01/00/005	የሰው ሁብት አቅርድ ለማት ማሻሻያ ትርቃሽኑት	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/155/01/01/00/006	የሥራ ምዘና :ደረጃና የከፍያ አመራር ትርቃሽኑት (JEG)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/155/01/01/00/007	የራይርም ሰራዎች አስተዳደር ማሻሻያ ትርቃሽኑት	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/155/01/01/00/008	የመለከት ለማታዋዎች አስተዳደር ማሻሻያ ትርቃሽኑት	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/155/01/01/00/009	የመንግሥት ተቀማት ምዘና አመራርና ሂሳቦች አስተያየት ቤት	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/155/01/01/00/010	የኢትዮጵያ የመስራት ሌማት ለፍት ወር ታንሳት እና የሰው	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/156	የታክስ ባለቤልዎን	1,245,760.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/120	Justice and Security	25,996,904.00	0.00	0.00	0.00	25,996,904.00
11/00/000/122	Dire Dawa Appellate Court	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11/00/000/122/01	Support and Advisory	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/122/01/01/00/003	ability and ability to perfrom capaity building project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/122/01/00/004	ICT up-grading project (Appeal court)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/122/02		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
11/00/000/122/02/01/00/002	G+5 building construction project	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/122/02/01/00/003	ability and ability to perfrom capaity building project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/122/02/01/00/004	ICT up grading project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/133	Bureau of Justice & Security Affairs	17,996,904.00	0.00	0.00	0.00	17,996,904.00
11/00/000/133/01	Support and Advisory	15,996,904.00	0.00	0.00	0.00	15,996,904.00
11/00/000/133/01/01/00/009	police meret police station construction project	1,792,775.00	0.00	0.00	0.00	1,792,775.00
11/00/000/133/01/01/00/010	gendekore police station construction project	2,554,129.00	0.00	0.00	0.00	2,554,129.00
11/00/000/133/01/01/00/011	Peace & Security capacity building Project	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11/00/000/133/01/01/00/012	Justice service upgrading project	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11/00/000/133/01/01/00/013	Peroject for Purchases of Protocol&patrol motor bike	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

	&Office material					
11/00/000/133/01/01/00/014	Project for Preparation for Costructing Police Acadamy	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/133/01/01/00/015	Kalcha police station flood protection project	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11/00/000/133/02	Vital Events Registration Office	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/133/02/01/00/001	vital staistics registration and data base preparation project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/150	General Service	48,457,163.00	0.00	0.00	0.00	48,457,163.00
11/00/000/152	Bureau of Finance & Economic Development	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
11/00/000/152/01	Support and Advisory	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
11/00/000/152/01/01/00/005	Car purchase	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/152/01/01/00/007	Purchase of Double pick up (MDG)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11/00/000/152/01/01/00/008	Construction of tapelas at different areas (MDG)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11/00/000/152/02	Treasury and Finance Service	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/152/02/04/00/001	capacity building training project	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/155	Public service Bureau	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00
11/00/000/155/01	Support and Advisory Service	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750,000.00
11/00/000/155/01/01/00/002	different training and study on management based on the need assesment for stalk hoder sectors project	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
11/00/000/155/01/01/00/003	service giving and productive indestries quality and productivity improvement project.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/155/01/01/00/004	Management and kaizen institute building construction project	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/155/01/01/00/005	man power plan and devlopment project	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/155/01/01/00/006	JEG project	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/155/01/01/00/007	Reform works adminstration coordination project	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/155/01/01/00/008	Good governance adminstration coordination project	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11/00/000/155/01/01/00/009	Government institute evaluation, acknowledgement and rewarding project.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/155/01/01/00/010	ICT basicsdavelopment and software and man power development project	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/156	Revenue Agency	1,245,760.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.00

የደረሰዋ አስተዳደር 2009 ቀን አመት የከተታ ቀን አርባ

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጋዬ / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አጋጣት	ዘኝር	ፈጻሚ
11/00/000/156/01	የምክር እና ዲጂፅ ስሌ.	1,245,760.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.00
11/00/000/156/01/01/00/006	የባቡ. ማንበበያ ጥርቃኑ	945,760.00	0.00	0.00	0.00	945,760.00
11/00/000/156/01/01/00/007	የጥናት እና ማርማር ጥርቃኑ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/173	የመንግስት ንግድነት ጉዳዮች ቤት	10,061,403.00	0.00	0.00	0.00	10,061,403.00
11/00/000/173/01	ድጂፅ ስሌ. አገልግሎት	10,061,403.00	0.00	0.00	0.00	10,061,403.00
	የመንግሥት መረጃ ማሻሻልና ማረጋገጫና በመረጃ					
11/00/000/173/01/01/00/003	በማ-ኤሌ ማሚንት	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
11/00/000/173/01/01/00/004	የስላጊ ጥርቃኑ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/173/01/01/00/005	የኢት ቃበታ ጥርቃኑ	2,611,403.00	0.00	0.00	0.00	2,611,403.00
11/00/000/173/01/02/00/006	የማ-ኤሌ ንግድነት ሁኔታ ቃበታ ደህንና በግልጽ ባ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/173/01/02/00/007	የሰ-ካድሮች ደረጃ ማሽኑ ጥርቃኑ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/173/01/02/00/008	የባለጥያቄ አቅም ቃበታ ጥርቃኑ	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/200	አ.ኩጥሚ	350,819,400.00	0.00	540,000.00	0.00	351,359,400.00
11/00/000/210	የብርና እና ገብር ልማት ቤት	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00
11/00/000/211	የብርና ዘ/ቤት	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00
11/00/000/211/01	የምክር እና ዲጂፅ ስሌ.	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00

11/00/000/211/01/02/00/001	የንጂር መራት ሁሉትና ይረዳ የይሁድ ስርተሸከት አስማጥ ተርቃዬት	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/211/01/02/00/007	የሚረዳ አርብ ማስቀመጥ ተርቃዬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/211/01/03/00/001	የመሰም ለማተካቻው ባንበት ተርቃዬት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/211/01/03/00/002	የእርዳ እደዚች ማስላጠቅ ማስከላከት አቅም ባንበት ተርቃዬት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/211/01/03/00/006	የተተኞች የነትሮ ማዘጋጀ አካልና ተጨማሪ ተርቃዬት	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/211/01/04/00/009	የእንዲት መኖ ለማት እና አርሱ ማቅረብ ተርቃዬት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/211/01/04/00/010	ለነትሮ ወብት እና ለጠና ሲታት ለማቻለ ወጪዎች የሚከተሉ እና ሲታ ወጪዎች የሚያከተሉ ተርቃዬት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/215	የንጂር ለማት ማስተባበሪያ ቤር	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
11/00/000/215/01	የምክር እና ድጋፍ ስራ	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
11/00/000/215/01/01/00/003	የአዲራዊ ሁሉት የተተኞች የቆዳ ግዢነት ለማት (MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/215/01/01/00/005	የግብርና ተፈጥሮ ማስከላከት እና ወ-ሀ ለከተማ የተተኞች የመረጃ ስራዎች ተርቃዬት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/215/01/02/00/001	በንጂር ከተመዘገበ የግብር የሰራ እና አማራራውች እና የሰራ ወጪዎች የከተማ ስራዎች ለመከተሉ የሰራ እና ለማስተካት ተርቃዬት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/216	የሚበረት ማረጋገጫ	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/216/01/01/00/002	የህጻናት ሰራ ማስበረት የእቅም ባንበት ማረጋገጫ ወጪዎች ማሳወጣዎች እና ባንበት መስከተት ተርቃዬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/216/01/02/00/001	የድር ሰነት ማስከላከል የወሰኑ አቅም ማስረበዎች ተርቃዬት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/219	የአካባቢ ቅጽዎች ባለሥልጣን	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
11/00/000/219/01	የምክር እና ድጋፍ ስራ	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
11/00/000/219/01/01/00/005	REDD+ ማቋነት ድንብ ተርቃዬት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/219/01/01/00/10	የአካባቢ ባንበት ተማህርትና ድንብ ተርቃዬት	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/219/01/01/00/011	የመ-ቋት አማካይ የዋዋዎች አስቀሰበ ስሌት ታንተና እና ለ CRGE፣ግብር ዝርዝር መ/ቤት የእቅም ባንበት ስራዎች ለመከተሉ ስሌት ተርቃዬት	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/219/01/01/00/012	የድራማዊ ከተማ የአካባቢ ቅጽዎች የደረሰ ይረዳ ተናት ተር	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/219/01/01/00/013	የአካባቢ ቅጽዎች የግብርና ተክክል ማስከላከል ስራዎች ለመስከተት የሚደረግ የህግ መአቅፊ ባንበት ስራዎች ለመከተሉ ተርቃዬት	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/219/01/02/00/002	የቋልጋዳ ገርበሳና እና ማረጋገጫ ወጪዎች ቅጽዎች ተናት (ሽነዕቃዎች) ተማሪዎች ተናት ተርቃዬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/156/01	Support and Advisory Service	1,245,760.00	0.00	0.00	0.00	1,245,760.00
11/00/000/156/01/01/00/006	regional incom upgrading project	945,760.00	0.00	0.00	0.00	945,760.00
11/00/000/156/01/01/00/007	income study and research project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/173	Bureau of Governement Comunication Afairs	10,061,403.00	0.00	0.00	0.00	10,061,403.00
11/00/000/173/01	Support Services	10,061,403.00	0.00	0.00	0.00	10,061,403.00
11/00/000/173/01/01/00/003	Governme nt data center capacity support project	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
11/00/000/173/01/01/00/004	Training project	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/173/01/01/00/005	Image building project	2,611,403.00	0.00	0.00	0.00	2,611,403.00
11/00/000/173/01/02/00/006	Medea complex Building design preparation project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/173/01/02/00/007	studio upgrading project	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/173/01/02/00/008	professionals capasity building project	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/200	Economic	350,819,400.00	0.00	540,000.00	0.00	351,359,400.00
11/00/000/210	Agricultural and Rural Development Bureau	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00
11/00/000/211	Agriculture Office	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00

11/00/000/211/01	Support and Advisory	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00
11/00/000/211/01/02/00/001	rural land second step certifcation project	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/211/01/02/00/007	Bench tercecing project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/211/01/03/00/001	Irrigation development capacity building Project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/211/01/03/00/002	Farmer training center equipment purchas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/211/01/03/00/006	integrated urban agriculture promotion project	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/211/01/04/00/009	animal feed development and breed improvement project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/211/01/04/00/010	culling and sterelizeing streat dogs project	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/215	Rural Development Coord. Bureau	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
11/00/000/215/01	Support and Advisory	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
11/00/000/215/01/01/00/003	2nd Chapter Integrated range land management project (MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/215/01/01/00/005	water sector integerated data base establishment project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/215/01/02/00/001	training project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/216	Cooperative Organaization	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/216/01/01/00/002	co-operativec upgrading capacity bulding,performance result,awarenes project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/216/01/02/00/001	polutery meltiplication capacity building project	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/219	Environmental Protection Authority	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
11/00/000/219/01	Support and Advisory	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
11/00/000/219/01/01/00/005	REDD matching fund	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/219/01/01/00/010	enviromental awarness creation, training and support project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/219/01/01/00/011	capacity building traing for CRGE implementing sectors on the Strategy of collecting analyzing green house gasses data and contestualize witht the adminstration project.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/219/01/01/00/012	dire dawa city enviroment polutant type and polution extent study project	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/219/01/01/00/013	preparation of bilow and training on the evaluation enviroment change influentials for those needs to engaje in consultancy project.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/219/01/02/00/002	Jeldesa & Gerbaneno Establishment of Sanctuary study project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

የደረሰ አስተዳደር 2009 ቀንት አመት የነጥታ ቀንት አርባ

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጉም / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አርባ	ክፍ	ድምር
11/00/000/219/01/02/00/004	የደን ሁណት አጠቃቀም ልማትና ጥብቃ የህን ማሻሻያ በገዢ ተጨማሪ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/219/01/02/00/005	መመረጃው የደን ዕንበ ሁሳኑ ልማትና ጥብቃ ለአጠቃ ተጨማሪ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/219/01/02/00/006	የለዎስ ዓይነ ሁኔታ ሁይወታዊ ለሆኑ ተጨማሪ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/219/01/02/00/007	የብዴ አዋጅ ከላይ-ገኘ የሚሆንበት አዋጅ ይን ልማትና አስተዳደር ተጨማሪ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/220	ወ-ሆ ሁሳኑ	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221	የወ-ሆ ሁሳኑን እና እናርሻ ድ/ቤት	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221/01	የወ-ሆ እና ድ/ቤት ሲሆን	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221/01/01/00/001	የወ-ሆ መጠጥ መ-ሆ እና ጽሁፍ	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00

11/00/000/221/01/01/00/004	በለም አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት(MDG)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/221/01/01/00/006	ቍልቶ አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት (MDG)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
11/00/000/221/01/01/00/014	አዋሌ አነስተኛ መሰም ማስፈጸመ ጥርቃኑት (MDG)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11/00/000/221/01/01/00/015	9 ብልቅ ወ-ቁድሪድ ቅፏር ጥርቃኑት (MDG)	12,830,000.00	0.00	0.00	0.00	12,830,000.00
11/00/000/221/01/01/00/016	ለገዢ አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት (MDG)	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11/00/000/221/01/01/00/020	የዋና ጥርቃኑት ማጥረሻ ስራ	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
11/00/000/221/01/01/00/024	ደብዳሪ አነስተኛ መሰም ለማት ጥርቃኑት.(MDG)	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
11/00/000/221/01/01/00/029	የገዢናር አነስተኛ መሰም ማስፈጸመ ጥርቃኑት (MDG)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/221/01/01/00/046	የ12 ብልቅ ጥ-ቁድሪድ ቅፏር ጥርቃኑት	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11/00/000/221/01/01/00/047	የለንዳ ጥ-ቁድሪድ የመጠጥ ወ-ቁ ማንበታ ጥርቃኑት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/048	የሚ.ር.ቁ ሰላም በ-ሳ የመጠጥ ወ-ቁ ማንበታ ጥርቃኑት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	የ16 ለመሰም ለማት አገልግሎት የሚመለያው የጥልቅ ጥ-ቁድሪድ ቅፏር ጥርቃኑት	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
11/00/000/221/01/01/00/049	በከበደ አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/050	መልካች አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/221/01/01/00/052	ከርክ አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/221/01/01/00/053	የገዢናር አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/221/01/01/00/054	ቍልጋ የንርፍ መሰም ማቅረብ አነስተኛ መሰም ማንበታ ተ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/055	ለገዢ አነስተኛ መሰም ማንበታ ጥርቃኑት	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11/00/000/221/01/01/00/056	የገዢናር ማጠራ-ሞጣ ቁድ-ሳ ማንበታ ማስፈጸመ ጥርቃኑት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/221/01/02/00/004	የማድረግ ሂሳብ አመራካቸ ቅጽ ጥርቃኑት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/02/00/005	የምርጥ ማጠራ ቁጥቢ የገዢናር ማቅረብ አቅርቦት ቅጽ ጥርቃኑት	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/230	ገንዘብ አ.ንዳ-ስተኞች ቁርቡዎ	251,039,400.00	0.00	0.00	0.00	251,039,400.00
11/00/000/231	የገዢናር አ.ንዳ-ስተኞች በ.ሮ	194,989,400.00	0.00	0.00	0.00	194,989,400.00
11/00/000/231/02	የገዢናር እና አ.ንዳ-ስተኞች ለማት	194,989,400.00	0.00	0.00	0.00	194,989,400.00
	በኢትዮጵያ እና በሁትመት ወ-ሙያቸ የገንዘብ ማስፈጸመ ጥርቃኑት	1,489,400.00	0.00	0.00	0.00	1,489,400.00
11/00/000/231/02/01/00/004	አዲስ የገዢናር እና የዘመናዊ የገዢናር ትርክስ ማስፈጸመ የገዢናር ማቅረብ ጥርቃኑት	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/231/02/01/00/006	የገዢናር ማቅረብ ያረጋ ማውጣት ጥርቃኑት	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11/00/000/231/02/03/00/001	የሰነድ ማስከላ ማንበታ ጥርቃኑት	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00
	የመከና ቁርስ ልሁሉም እና ጥብብ ማረጋገጫ ጥርቃኑት	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/219/01/02/00/004	preparation of bilow for forest use,development and protection project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/219/01/02/00/005	Training on the concept of basic forest development and protection project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/219/01/02/00/006	Leghare hill biological conservation project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/219/01/02/00/007	Biyo Awale communal forest developmnt and managament project	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/220	Water Resources	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221	Water, Mining & Energy Office	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00
11/00/000/221/01	Support and Advisory	45,030,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,570,000.00

11/00/000/221/01/01/00/001	water and sanitation project	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
11/00/000/221/01/01/00/004	Belewa small scal irregation project(MDG)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/221/01/01/00/006	Kalecha small scal irregation project consteraction (MDG)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
11/00/000/221/01/01/00/014	Awale small irrigation (MDG)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11/00/000/221/01/01/00/015	9 Deep Water Well Drilling project (MDG)	12,830,000.00	0.00	0.00	0.00	12,830,000.00
11/00/000/221/01/01/00/016	Iegedol small irrigation (MDG)	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11/00/000/221/01/01/00/020	WASH natching fund projet	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
11/00/000/221/01/01/00/024	Debele small scal development project.(MDG)	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
11/00/000/221/01/01/00/029	Gedenser small irrigation (MDG)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/221/01/01/00/046	12 Deep Derilling water project (MDG)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11/00/000/221/01/01/00/047	Legeodagudenfeta Rural potable water Scheme Project (MDG)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/048	Merega Halobusa Rural potable water Scheme Project (MDG)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/049	16 Irrigation development deep water well drilling (MDG)	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
11/00/000/221/01/01/00/050	Bekehalo Small Scale Irrigation Scheme project (MDG)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/051	Melkaqero Small Scale Irrigation Scheme project (MDG)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/221/01/01/00/052	Kortu Small Scale Irrigation Scheme project (MDG)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/221/01/01/00/053	Gende Rege Small Scale Irrigation Scheme project (MDG)	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11/00/000/221/01/01/00/054	Jeldesa Flood Diversion Canal Improvement and Small Scale Irrigation Scheme project (MDG)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/01/00/055	Legehare Small Scale Irrigation Scheme project (MDG)	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11/00/000/221/01/01/00/056	Construction of SS Dam Project (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/221/01/02/00/004	Mining Resource Indicator Study	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/221/01/02/00/005	better wood stove study and distribution projet	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/230	Trade Industry and Tourism	251,039,400.00	0.00	0.00	0.00	251,039,400.00
11/00/000/231	Bureau of Trade and Industry	194,989,400.00	0.00	0.00	0.00	194,989,400.00
11/00/000/231/02	Trade& Industry Development	194,989,400.00	0.00	0.00	0.00	194,989,400.00
11/00/000/231/02/01/00/004	Training on Products of Electronic & Printing Results project	1,489,400.00	0.00	0.00	0.00	1,489,400.00
11/00/000/231/02/01/00/005	New market centers & trade exibition center Design project	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11/00/000/231/02/01/00/006	Ranking standards of Market Centers project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11/00/000/231/02/03/00/001	Construction of Multi purpose Civic Center Building	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00
11/00/000/231/02/03/00/004	cultural heritage art establishment project	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

የደረሰው አስተዳደር 2009 ቀንት አመት የነጥታ ቀንት አርባ

ክፍ	የመግለጫ መ/ቤት / ጥርጉም / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አጋጣት	ክፍ	ፈጻሚ
11/00/000/231/02/04/00/005	የተሰጠው ለማት ጥርቃኑት	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11/00/000/231/02/05/00/001	የኢትዮጵያ መንሪክ ማስኅፏት የጥርቃኑት	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	የማኅበራዊ ፈዴራል ኢትዮጵያ መንሪክ ማስኅፏት የጥርቃኑት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/231/02/05/00/005	የኢትዮጵያ መንሪክ መሰረት ለማት ማሚያ ጥርቃኑት	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	የኢትዮጵያ መንሪክ ማስኅፏት የጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/231/02/05/00/006	የጥርቃኑት እና አስተዳደር አገልግሎት አገልግሎት የጥርቃኑት	55,650,000.00	0.00	0.00	0.00	55,650,000.00
11/00/000/232/01	የጥርቃኑት እና ደንብ ስሌ	55,650,000.00	0.00	0.00	0.00	55,650,000.00

11/00/000/232/01/01/00/002	የበኋር ቅስትና ፊ.ቁ. ማጠናከራያ ጥርቃኑት	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/004	የለሁኔ G+2 የገበያ ማብከል ሆነዎች	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/005	ማኑ-ፍናኩ-ሪንግ ዘርፍ ላይ ድ-ቁ. ጥርቃኑት	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/232/01/01/00/006	የተርጉኑ ጥርቃኑት	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/007	የመሰራያ ሌላ አገልግሎት ጥርቃኑት	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/008	የልማት-ዋጥር ካና ተመግሮ ማስፈጸም ጥርቃኑት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/232/01/01/00/011	የተተማ ስራ እድል ማስፈጸም ጥርቃኑት	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
	የልማት ስራ-ዋጥር እና አቅም ጥንበት ትምህርት እና ስርዕት ጥርቃኑት	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/232/01/02/00/002	የ 03 ቅበሌ(፭.ቁ) በገደ ማብከል ሆነዎች (G+3) ጥርቃኑት(MDG)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/232/01/02/00/011	የኋር ማሞረታ-ፍጥሮመንጻ ቤት ሆነዎች (MDG)	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
11/00/000/232/01/02/00/013	የደርሳ ሰራር (G+2 የገበያ ማብከል ሆነዎች) ጥርቃኑት(MDG)	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
11/00/000/232/01/02/00/014	የ 04 ቅበሌ ማሞረታ ቤት ሆነዎች ጥርቃኑት(MDG)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/232/01/02/00/016	የ 09 ቅበሌ ማሞረታ ቤት ሆነዎች ጥርቃኑት(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	የ 05 ቅበሌ የኢትዮጵያ ስራ-ዋጥር መርከተኛ ሆነዎች ጥርቃኑት (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/232/01/02/00/018	ለማት-ዋጥር ቅበሌ ማሞረታ ቤት ሆነዎች ጥርቃኑት (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/235	አንበሳ-መንግሥት ማስኅ-ራ.ቁ ዓ/ቤት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/235/01	የመረጃ ስራዎች ነገሮች ጥርቃኑት	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/270	የካንሰተ-ሸክና እና በቶች	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271	የካንሰተ-ሸክና በቶች ለማትና አስተዳደር በ.ቁ	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271/01	ፊ.ቁ እና ምክር	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271/01/01/00/001	የተለያየ የኢትዮጵያ ቁሳቁስ (መገቢያ መሰራታዊ ሆነዎች) ጥርቃኑት	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/271/01/01/00/002	በኢትዮጵያ አገልግሎት አመራርች እና ባለሙያዎች የአቅም ሆነዎች ጥርቃኑት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/271/01/01/00/003	የከበሌ 02 G+2 ሆነዎች ሆነዎች ጥርቃኑት	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
11/00/000/271/01/01/00/004	የአስተዳደሩ የ G+5 ሆነዎች ዓይነት ጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/271/01/01/00/005	የአስተዳደሩ የ G+5 ሆነዎች ሆነዎች ጥርቃኑት	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/271/01/01/00/006	የተከተሉ መ-ያ ትምህርት እና ስልጣና እናንዲ እና ለለም ባይወቅ ሆነዎች ጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/271/01/01/00/007	የመንግስት በቶች ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ የቆሰት ጥናት	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/271/01/01/00/008	ከአዲስ የቦታች ሆነዎች መመራያ እና ለለም ባለሙያዎች ጥርቃኑት	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/271/01/05/00/001	የተርጉኑ ሆነዎች በዘመኑ ቅበሌዎች	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/231/02/04/00/005	Tourism Development Project	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11/00/000/231/02/05/00/001	Industry site exppansion project	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	Capacity building of Manufacturing industries on up grading their services,production qualityand productivity project					
11/00/000/231/02/05/00/005	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/231/02/05/00/006	Industry Site Infrastructural Development Project	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	Capacity building on development of Import substitut e products & Export product expansion project					
11/00/000/231/02/05/00/007	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/232	Micro & Small Enterprises Agency	55,650,000.00	0.00	0.00	0.00	55,650,000.00

11/00/000/232/01	Support and Advisory	55,650,000.00	0.00	0.00	0.00	55,650,000.00
11/00/000/232/01/01/00/002	Collateral Fund	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/004	Legeharey G+2 market center conseraction	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/005	Manufacturing Secctor unique support project	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/232/01/01/00/006	Turnkey Project	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/007	Instrumnet Lease Service Project	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
11/00/000/232/01/01/00/008	Safety Net Program support Project	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/232/01/01/00/011	Urban job Opportunity Project	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/232/01/02/00/002	Development Army and Educational Capacity building	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/232/01/02/00/011	Construction of G+3 Market Center at Dipo.(MDG)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/232/01/02/00/012	Goro production and selling center (MDG)	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
11/00/000/232/01/02/00/013	Construction of G+2 Market Center at jerba Sefer.(MDG)	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
11/00/000/232/01/02/00/014	04 kebele production center construction project (MDG)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/232/01/02/00/016	kebele 09 production center construction project (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/232/01/02/00/018	Construction of Wood and Metal Workshop at kebele 05 (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/235	Core Process for Attracting and Empowering Investors	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/235/01	Investment Promotion and Development Office	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/235/01/01/00/003	Information system Establishmentproject	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/270	Constraction and Housing	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271	Bureau of construction housing dev't	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271/01	Suport and advisory	40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950,000.00
11/00/000/271/01/01/00/001	The purchase of different kinds of Engineering use materials project	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/271/01/01/00/002	Capacity building project for the leadership and excuters of the construction sector	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/271/01/01/00/003	Kebele 02 G+2 Building Construction project	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
11/00/000/271/01/01/00/004	Design preparation project for the Adminstration G+5 Building project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/271/01/01/00/005	Adminstration G+5 Building construction project	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/271/01/01/00/006	Design Preparation project for the construction of TVET and others organizations officce Building	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/271/01/01/00/007	Assessemnt Study project for the determination of the status of government ownership house in each urban kebeles of the city	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/271/01/01/00/008	Awareness creation project on the new directive of house building and related issues	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/271/01/05/00/001	Different community driven Project building in the nine urban kebeles of the adminstration	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00

የድጋፍ አስተዳደር 2009 ቀን አመት የነጥታ ቀን አርባ

ክፍ	የመንግስት መ/ቤት / ጥርጋዬ / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አጠቃላይ	ዘመኑ	ፊርማ
11/00/000/271/01/05/00/002	ስለጠና	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/300	ማሳዣዬ	285,663,022.00	0.00	1,340,000.00	0.00	287,003,022.00
11/00/000/310	ት-ምህርት	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/311	የት-ምህርት ቤት	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/311/01	የምክር እና ድጋፍ ሲሆን	62,220,000.00	0.00	0.00	0.00	62,220,000.00

11/00/000/311/01/01/00/003	ከኢትዮጵያዊራይ/ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት MDG	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/005	ገንዘብርአንድቃረሻ/ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
11/00/000/311/01/01/00/007	ኤሌክትሮኒክስ ደረጃ /ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት(MDG)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11/00/000/311/01/01/00/008	ቢሱስዋጥሪC-2 እንደኛወረሻ/ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/009	ቢሱስዋጥሪA-3 እንደኛወረሻ/ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/010	ኤሌክትሮኒክስ ደረጃ /ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/012	ለማስተዳደሪያ ደረጃ /ብ/ት/ 4 መሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/013	አዋጅነት እንደኛወረሻ/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/015	በፌዴራል/ክፍል/2ኛ ደረጃ ት/ብ/ት ት/ብ/ት የLearninning Resource Center G+1 complex ህንጻ ቤት ባንባር::	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/016	የደረሰው አውቶቡስ 2ኛ ደረጃ ት/ብ/ት አውቶቡስ ባንባር	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
	ቍል እንደኛወረሻ መ/2ኛ / ደረጃ ት/ብ/ት ባለ 12 የመሠሪያኩል የኋላ የG+2 ህንጻ ቤት 5 ክፍል የአገልግሎት መሰጣዊ ክፍል ቤቱ ባንባር ተረክኩት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/018	ቢሱስዋጥሪC 1 እንደኛወረሻ/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩልመንግሥት:: (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/019	ቍል እንደኛወረሻ/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/020	ቍል እንደኛወረሻ/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩልመንግሥት::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/021	ሀርሻ እንደኛወረሻ /ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/023	መስክ ደሳሽ ቁጥር 2 ት/ብ/ት/ 12 የመሠሪያኩል G+2 ህንጻመንግሥት::(MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/311/01/01/00/024	የገዢ እና እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 12 የመሠሪያኩል::በተ-መከራከራት-መጀመሪያ ት/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/311/01/01/00/026	አዲስ ከተማ እንደኛወረሻ /ብ/ት/ 12 የመሠሪያኩል::በተ-መከራከራት-መጀመሪያ ት/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/027	የጥተትና ንቅና እና እንደኛወረሻ /ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/029	ቍል እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ወራ 2ኛ ደረጃ ለማስረም ባለ 8 የመሠሪያኩል::በተ-መከራከራት-መጀመሪያ ት/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/311/01/01/00/030	በስራ እና የሚሸፍ እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 12 የመሠሪያኩል::በተ-መከራከራት-መጀመሪያ ት/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/031	አገልግሎት እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 8 የመሠሪያኩል::(MDG)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11/00/000/311/01/01/00/032	የሸፍ እና የሚሸፍ እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 12 የመሠሪያኩል::በተ-መከራከራት-መጀመሪያ ት/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/033	በገዢ እና የሚሸፍ እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 12 የመሠሪያኩል::በተ-መከራከራት-መጀመሪያ ት/ብ/ት/ 4 የመሠሪያኩል::(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/034	የሸፍ ቁጥር 2 እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 20 የመሠሪያኩል::(MDG)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/035	የሸፍ ቁጥር 3 እንደኛወረሻ ት/ብ/ት ባለ 12 የመሠሪያኩል::(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/271/01/05/00/002	Training project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/300	Social	285,663,022.00	0.00	1,340,000.00	0.00	287,003,022.00
11/00/000/310	Education	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/311	Education Office	92,761,542.00	0.00	1,070,000.00	0.00	93,831,542.00
11/00/000/311/01	Support and Advisory	62,220,000.00	0.00	0.00	0.00	62,220,000.00
11/00/000/311/01/01/00/003	Kulau primary school 4 additional class consturacttion	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

	(MDG)					
11/00/000/311/01/01/00/005	Gedenser primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
11/00/000/311/01/01/00/007	Elehamer primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11/00/000/311/01/01/00/008	Bekehalo-2 primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/009	Beyo awale primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/010	Ejeaneny primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/012	Legabera primery school 4 additional class consturacttion(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/013	Awale primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/015	Dire dawa secundery school Learninning Resource Center G+1 complex consteraction	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/016	DD Comp. Sec. School Fence project	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/311/01/01/00/018	Construction of 12 Additional Classroom(G+2) at Kalicha School.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/019	Bekehalo-1 primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/020	Jelo belyna primery school 4 additional class consturacttion(MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/021	Harela primery school 4 additional class consturacttion (MDG)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11/00/000/311/01/01/00/023	Meleka jebdu no-2 G+ 2 primery school with 12 class consturacttion(MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/311/01/01/00/024	Gende ada G+ 2 primery school with 12 class consturacttion. (MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/311/01/01/00/026	Addis ketema G+ 2 primery school with 12 class consturacttion(MDG)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/027	Yenege tesfa G+ 2 primery school with 12 class and 4 additional class consturacttion(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/029	Consruction of G+1 at Jeledesa Primary School(MDG)	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11/00/000/311/01/01/00/030	Construction of 4 additional class room at Six Different Primary School (MDG)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/031	Construction of 8 Additional Classroom(G+1) at Legoada mirega School (MDG)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11/00/000/311/01/01/00/032	Construction of 12 Additional Classroom(G+2) at Goro and Butuji Primary School (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/033	4 additional class block consteraction in 8 satilait station of /Hagamesa,Anejeno,Ruko,Gendeabedo,Gobele,Gende wacho,Boren and Ambo) (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/034	Sabeyan number 2 primery school G+3 with 20 class consteraction (MDG)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/035	Sabeyan number 3 primery school G+2 with 12 class consteraction(MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

የደረሰዋ አስተዳደር 2009 በታት አመት የከተታል በታት ነገና

ክፍ	የመግለጫ መ/ቤት / ተመሪያ / የሥራ ክፍል	የመ/ቤት	ዘዴ	አጋጣት	ብድር	ፈጻሚ
11/00/000/311/01/01/00/036	በጥቅምት ሁሉም ሌሎች የሸጪ ተ/ቤት በለንበት በለ 12 የመግለጫ ክፍል: በተመሳሳይ በተመሳሳይ የሸጪ የG+2 ቤት : ስለት ባለ 4 መግለጫ ክፍል በለነት : እጥር : የጥቢቃ ቤት እና ለውጥና ስለት ተማሪው መምህራን ስለት ባለ 8 ቅዱስ መግለጫ ግንባታ ተመሳሳይ	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

	በ2008ኛ.ም ሌተኞችበና በ2009 ዓ.ም ሌጣንበት መማርያም ከናሸፃ ፊርማዎች(የተማሪ ድሰነ፡ጥቅር ሰላዲ፡የመምህራን ጠረክሳውንበር እና ለማርመራውን በረከብ መግለጫ መንበር፡መግለጫ መደርሱም ተፈጻሚ ተማሪው መቀመጥና ወንበር እና ለገልማት መማርያም የሚሆን ጥቅር ስላዲ) ችግር ጥርቃኬት(MDG)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/037	የአንድዋና ሁሉተኛ ደረጃ ቤት-ቤት መቆካቶች ቤት-ቤት ጥርቃኬት(MDG)	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/038	በገዢ ቤት-ቤቶች (የክል: ገንዘብ-ገለ: አፍጋዣ.2፡ መልካቹ፡የንጂዢ፡እግዚአብሔር እና ክርክር) 1ኛ ደረጃ ት/ቤቶች የአጥር ችግር ጥርቃኬት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/040	በከተማ አንድዋና ደረጃ ቤት-ቤቶች(ቅዴ መሆኑን አካልና፡ ገንዘ ብኩል እና ክርክቦች) ብል አራት መቀመጥና መወዳጅ ቤት ግንባታ ጥርቃኬት	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/311/01/01/00/041	አዲ ለተኞችው ለአስተዳደር ቤት-ቤት መግለጫ መደርሱም ሽልፍ ማርሱ ጥርቃኬት	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/311/01/01/00/042	ለአሁን የከተማና ሁሉት የገዢ 2ኛ ደረጃ ቤት-ቤቶች የተተረጋት ዓይነ ችግር ቤቱ ከሸጋ ጥርቃኬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/043	በበር ልይ ለሌሎች የተሞኑት ደረጃዎች ለማያዝናለ መ/ር/ብ ለአስፈላጊ ተቋማት ከሸጋ	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/311/01/01/00/045	በገዢ ለማግኘት መምህራን ስህጻዊተት ተሳተው የመግለጫ ቢት ለመስራት የግብረኤት/ለማግኘት፡ ቁርቃው፡መረጃ አንቀጽ፡ማረማሪናበንግል አቅርቦት ችግር ጥርቃኬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/046	በከተማ ቤት-ቤቶች ተቋማትና ተማሪው አራት ቤት-ቤቶች አካባቢዎች ተግባርና ተማሪው አራት ቤት-ቤቶች ጥርቃኬት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/311/05	ተክክለ እና መሆኑ	30,541,542.00	0.00	0.00	0.00	30,541,542.00
11/00/000/311/05/03/00/007	አ.ት ማረጋገጫ ማጥረሻ እና መሞከሮ ምድር ችግር (MDG)	450,000.00				450,000.00
11/00/000/311/05/03/00/013	የስብት G+2 ሁኔታ ችግር ጥርቃኬት	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/016	ለዕራፍ ወርሃዊ እና ላርምጃ የG+4	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/019	የሰራተኞች የመግለጫ ማስተማሪው መሰራያዎች ዘግቷት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/311/05/03/00/020	የተተዘረዘሩ የተዘረዘሩ መሰጥ ለሌሎች	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
11/00/000/311/05/03/00/021	የተዘረዘሩ አስፈላጊ መምህራን አመራርና የተከተማለው የመጀት አዋጅ ችግር ጥርቃኬት	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/311/05/03/00/022	ጥርቃኬት ተከር የማስለወን ስት-ዘመና የአመራር ቀቃት	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/311/05/03/00/023	የተከተማለው ከሀላት መደርሱ እና ልምጾዣዎች በማካከል የግልጽ የጋራ ተከተማለው የፊጻው መሰጥ በማካከታቸው አመልካቸው ለሌሎች መመሪያ እና በመሆኑ አመልካቸው አንቀጽ ማረጋገጫ ጥርቃኬት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/311/05/03/00/024	የሁበት ችግር ጥርቃኬት	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/311/05/03/00/025	የአገር ጥርስቦንግ ያወቃ ችግር ጥርቃኬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/026	የዋናለአድር ደረጃው ከሰነድ ተቋማት ማረጋገጫ ጥርቃኬት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/027	የአርት ሌሎ ሌሎ የሚሆን ድርሻ ሁኔታ ችግር ጥርቃኬት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/028	የሙሉ ልቦች ማስፈላጊ ችግር ጥርቃኬት	211,542.00	0.00	0.00	0.00	211,542.00
11/00/000/311/08	አጠቃላይ ተሞኑት	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
11/00/000/311/08/01/00/001	መስራት ተሞኑት	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
11/00/000/330	ባህላዊ ለፖርት	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331	የወጪዎችና ለፖርት ተይዞ ሲሆን	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331/01	የምክር እና ድጋፍ ሲሆን	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/001	የድጋፍ ሲቀመጥ የመመሪያ ትርዝር ሲሆን ጥርቃኬት	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/311/01/01/00/036	Construction of Two 12 Additional Classroom(G+2) at Gende halole School (MDG)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/037	Purchase of Furniture for Constructed Class rooms in 2008 and 2009 (MDG)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

11/00/000/311/01/01/00/038	Printing of Books for Primary and Secondary School.(MDG)	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/040	construction of rural school(wahel,gandbulale,adda no2,malekqaro,qanechara,agamsa and goro dertu) fence projectroom at Goro dertu	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/311/01/01/00/041	Dire Dawa primary schools(hage mahammed oksade,gand tasefa and goro butji) 4 sit toilet construction project	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/311/01/01/00/042	purchasing of shelf for the new store of education bureau	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/311/01/01/00/043	purchasing of satalit dish for five urban and 2 rural secondary schools	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/044	payment for teacher development program	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/311/01/01/00/045	purchasing of material support for construction of house for rural teachers	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/01/01/00/046	survay and study on problems that affect the learning enviroment of learning institution project.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/311/05	Higher Education	30,541,542.00	0.00	0.00	0.00	30,541,542.00
11/00/000/311/05/03/00/007	Construction of Shade at Ethio-Italy Collage (MDG)	450,000.00				450,000.00
11/00/000/311/05/03/00/013	Meles Zenawe Three G+2 building	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/016	Textile & Garment G+4 building	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/019	purchasing materials for cariculem, learning and education preparation project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/311/05/03/00/020	training in co-operative campany	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
11/00/000/311/05/03/00/021	ToT capacity building for Collage teachers Trainers leaders in copying technology	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/311/05/03/00/022	project based training methods and leader ship performance project	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/311/05/03/00/023	system establishment for patent right projet	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/311/05/03/00/024	public mobiliazation project	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/00/000/311/05/03/00/025	Ethio etaly purchasing materials of agro-processing project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/026	wahel and Jeldessa cluster institutuion establisshment project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/027	art galaxy G+4 building project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/311/05/03/00/028	construction of health laboratory G+2 project	211,542.00	0.00	0.00	0.00	211,542.00
11/00/000/311/08	General Education	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
11/00/000/311/08/01/00/001	Basic education	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
11/00/000/330	Culture and Sport	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331	Youth and Sports Affairs Bearuo	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331/01	Support and Advisory	101,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/001	Dire Dawa stadium expansion project (running truck construction)	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00

የደረሰው አስተዳደር 2009 ቦታ አመት የከተታ ቦታ አርባ

ክፍ	የመግለጫ መ/ቤት / ጥርጋዬ / የሥራ ክፍል	የመ/ቤት	ገብ	አርባ	ክፍ	ድጋፍ
11/00/000/331/01/01/00/002	የደረሰው ሲተፈጥሮ ማስኅጻ ጥርቃኩት	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/003	የነጋሪት ማስፈጸም የደረሰው ሲተፈጥሮ ማስኅጻ ጥርቃኩት	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00

11/00/000/331/01/01/00/004	የደራዳዋ አስተዳደር ወጥቶችና ስጋርት ከሚሰንበት በ.ሪ ብንበት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/005	የወጣት ማስከላከት ማስፈጸም ጥርቃኑት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/006	የደራዳዋ አ.ን-ተርፍናዕናል ስጋርያም ብንበት ጥርቃኑት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/340	መ.ና	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341	የመ.ና ጥበቃ በ.ሪ	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341/01	የምክር እና ዲጂፏ ስጋ	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341/01/00/001	ድልጊዜ ሪፖርት ሁኔታ ብንበት	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
11/00/000/341/01/01/00/006	የመ.ና በ.ሪ አድስት ጥርቃኑት	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/341/01/01/00/012	ክፍተኛ ህይወት	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
11/00/000/341/01/01/00/015	የመ.ና ካሳ ብንበት ጥርቃኑት(ለንግ ጥ-ገንዘብ(ዘረባ)	553,681.00	0.00	0.00	0.00	553,681.00
11/00/000/341/01/01/00/017	የ25 መ.ና ካሳውች የሚወለቅ ክፍል : የወለድ እናቶች ማቆያ ክፍል እና ጥብቅናት ተት ብንበት ጥርቃኑት	747,799.00	0.00	0.00	0.00	747,799.00
11/00/000/341/01/01/00/020	በ17 መ.ና ካሳውች እና በአንድ መ.ና ማብ.ሪ የሚወለቅ ክፍል : የወለድ እናቶች ማቆያ ክፍል : ጥብቅናት መቀበሬ ተት እና በአንድ መ.ና ማብ.ሪ የኢትዮጵር ትወስማኝ መ.ና ማብከል	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
11/00/000/341/01/01/00/021	የንር መ.ና ማብ.ሪ እና የኢትዮጵር ትወስማኝ መ.ና ማብከል ሙያዊት ጥርቃኑት	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/341/01/01/00/022	በ3 መ.ና ማብ.ሪውች የፋይሱ ክፍል ብንበት ጥርቃኑት	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/341/01/01/00/023	በ3 መ.ና ማብ.ሪ የመድሮኑት ስቶር ክፍል ብንበት ጥርቃኑት	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/341/01/01/00/024	እና አይ.ቢ. በደማናው የሚገኘው ስምምነት ስምም የኢትዮጵር ማጠናከራዊ ጥርቃኑት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/350	የመራተኞች ማንበራዊ ጥናድ	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351	የመ.ና፡ ወራተኞች ማንበራዊ ጥናድ ማስተባበራዊ ዓ/ቤት	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351/01	የምክር እና ዲጂፏ ስጋ	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351/01/00/004	ሁ-ወጥ የሰው ብቻ በ.ሪ መከተል ጥርቃኑት፡፡	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/351/01/01/00/005	በኢትዮጵር ስሞኑ ምርመራትን ማስጠና ጥርቃኑት፡፡	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/351/01/01/00/006	ትናና ተካክልዎችን ማቅረብ መከተል ጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/400	ለሌሎች	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/460	የበቃት ዲጂፏ	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462	ለደመወጤ እና ለመ ማስከራከር መጠቀሙች	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462/01	መጠበቀሙ	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462/01/01/00/001	ስልጊና	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/002	ተሻከራከር ገብ እና ጥናና	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/005	ቁሳቁስ ግብ	3,212,224.00	0.00	0.00	0.00	3,212,224.00
11/00/000/462/01/01/00/011	ቀጥር ስራከል ግብ	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/331/01/01/00/002	Dire Dawa stadium expansion project	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/003	Gimnazium construction project	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00

11/00/000/331/01/01/00/004	Dire Dawa youth & sport bureau Construction project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/005	Youth center expantion project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/331/01/01/00/006	Dire Dawa international stadium construction project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/340	Health	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341	Health Care Beauro	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341/01	Support and Advisory	90,051,480.00	0.00	270,000.00	0.00	90,321,480.00
11/00/000/341/01/01/00/001	Dilchora referal hospitl constraction	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
11/00/000/341/01/01/00/006	Health Bureau Building Maintenance Project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/341/01/01/00/012	Hygine and sanitation	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
11/00/000/341/01/01/00/015	Construction of Health post (Legoda gudnfeta, garebela)	553,681.00	0.00	0.00	0.00	553,681.00
11/00/000/341/01/01/00/017	For 25 Health post Delivery & Placenta Pit House Construction	747,799.00	0.00	0.00	0.00	747,799.00
	for 17 health post, one health center delivery and placenta pit house and for one health post inseretar construction project	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
11/00/000/341/01/01/00/020	goro health center and mental sickness health center design study project	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11/00/000/341/01/01/00/021	pharmacy house construction for 3 health center	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11/00/000/341/01/01/00/023	drug store house construction for 3 health center	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11/00/000/341/01/01/00/024	Economic support for those who have HIV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/350	Labor and Social Affairs	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351	Health, Labor and Social Affairs Coord. Office	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351/01	Support and Advisory	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
11/00/000/351/01/01/00/004	illigal movment prevention project	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/351/01/01/00/005	Indestry peace and productivity improvement project	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11/00/000/351/01/01/00/006	streat citezzen rehabilitation and prevention of streatizm project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/400	Others	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/460	Transfer	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462	Provision for Bank Charges	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462/01	Contingency	52,212,224.00	0.00	0.00	0.00	52,212,224.00
11/00/000/462/01/01/00/001	training	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/002	Car purchase & maintainance	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/005	Equpement purchase	3,212,224.00	0.00	0.00	0.00	3,212,224.00
11/00/000/462/01/01/00/011	Motor bickle purchase	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

የደረሰዎች አስተዳደር 2009 ቀንት አመት የከተታ ቀንት አርባ

ክፍ	የመግለጫ መ/ቤት / ጥርጉሮ / የሥራ ክፍል	የመ/ገ/ቤት	ገብ	አርባ	ክፍ	ፈጻሚ
11/00/000/462/01/01/00/012	የምትት መከናዣ ጥገና	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/013	አዲ. ገብ መመዘኛዎች	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

11/00/000/462/01/01/00/014	በ.ቁ.ጥር	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/015	ከተማ ሆንግድ እናዚት	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/500	መሠረታዊ ሪፐብሊክ	574,821,573.00	0.00	0.00	0.00	574,821,573.00
11/00/000/510	ማዘመንስ የሚመለከት አገልግሎት አገልግሎት አገልግሎት	291,451,357.00	0.00	0.00	0.00	291,451,357.00
11/00/000/512	የከተማው ሥራ እስከያደርግ ድ/ቤት	178,901,357.00	0.00	0.00	0.00	178,901,357.00
11/00/000/512/01	የዋና እና ደንብ ስሌዳ	178,901,357.00	0.00	0.00	0.00	178,901,357.00
11/00/000/512/01/01/00/001	የበታች አፈጻጸም ጥርቃኑት	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	በተመረጋጉ አምስት ማይች ለተተካ ታንካ ታንካ/የጥና ማከናወን					
11/00/000/512/01/01/00/002		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	በተመረጋጉ አምስት ማይች የጋራ መግለጫ					
11/00/000/512/01/01/00/003	በት/ከተማው የሚመለከት	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/512/01/01/00/004	የአዲር የሚመለከት ሰራ ማከናወን	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/512/01/01/00/005	የመግቢት ታንካ/	2,771,572.00	0.00	0.00	0.00	2,771,572.00
11/00/000/512/01/01/00/006	የጽሑፍ ከተማ ጥያቄ የመጠጥ ወ-ሂኑ ስነ-ቤት ጥርቃኑት	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
11/00/000/512/01/01/00/016	የማስረጃው አቶም ታንካ/ እና ተናት ጥርቃኑት	503,958.00	0.00	0.00	0.00	503,958.00
11/00/000/512/01/01/00/018	አቶም ታንካ/ ስሌዳው ወርሱት እና የበር አቶ	1,125,827.00	0.00	0.00	0.00	1,125,827.00
11/00/000/512/01/01/00/019	የመሳሪ ፍ-ብር የመጠጥ ወ-ሂኑ ማስኅና-ሂኑ	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/512/01/04/00/001	የሰነድ የከተማው አውቶ-ሰነድ ባንክ	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/513	የአገልግሎት የንጥረምት ይህንንት አገልግሎት	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/513/01	የዋና እና ደንብ ስሌዳ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	በሀገት ውስጥ ተግባራት አገልግሎት የግንባብና የአቅምግኝነት ስሌዳ					
11/00/000/513/01/01/00/004	ጥርቃኑት	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/515	የመሳሪ ለማትና አስተዳደር ማለመዎን	112,250,000.00	0.00	0.00	0.00	112,250,000.00
11/00/000/515/01	የዋና እና ደንብ ስሌዳ	112,250,000.00	0.00	0.00	0.00	112,250,000.00
	የውጭና ሲሸጋቸ የይሁት አስተዳደር እና የሽያጭ ገ-ሂኑ መስተካከያ ጥርቃኑት ድ/ቤት ቁጥጥል ሆነ ጥርቃኑት					
11/00/000/515/01/01/00/001		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	የተቀናጅ መሬት እና መሬት ንስ ጥርቃኑት ድ/ቤት					
11/00/000/515/01/00/002	የኢትዮጵያ ከተማው እና መሬት ማስኅና-ሂኑ ማሻሻያ ጥርቃኑት	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11/00/000/515/01/00/003	የሰ አራ-ት ዓ-ቁ ታንካ/ ጥርቃኑት	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
11/00/000/515/01/00/006	የጽሑፍ የሽያጭ ሆነ መሬት ምልክት	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
11/00/000/515/01/00/007	የ የንጂር ማስከተት ሰነዱ ጥናት ብቻቸት	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
11/00/000/515/01/00/008	የመሳሪ ማስተካከለ ጥርቃኑት	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/515/01/02/00/001	የከተማ ጥናት ክላላ ጥርቃኑት ድ/ቤት	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	የማስኅና-ሂኑ አካባቢ 350 የከተማው የመሳሪ ብቻቸት መስራት ማስኅና-ሂኑ ማሻሻያ ጥርቃኑት					
11/00/000/515/01/06/00/001		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
	የማስኅና-ሂኑ አካባቢ የመሳሪ ብቻቸት ማሻሻያ እና መስራት ለማትና ምርመራ ጥርቃኑት					
11/00/000/515/01/06/00/004		22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
	የማስኅና-ሂኑ አካባቢ የመሳሪ ብቻቸት ማሻሻያ እና መስራት ለማትና ምርመራ ጥርቃኑት (መሬት እና የግንባብ)					
11/00/000/515/01/06/00/005		16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
11/00/000/520	ማዘመንስ የሚመለከት	255,733,527.00	0.00	0.00	0.00	255,733,527.00
11/00/000/522	የከተማ ደፊት እና ማስዋዕ አፈጻጸም	10,635,452.00	0.00	0.00	0.00	10,635,452.00
11/00/000/522/01	የዋና እና ደንብ ስሌዳ	10,635,452.00	0.00	0.00	0.00	10,635,452.00
	ማዘመንስ የሚመለከት					
11/00/000/522/01/02/00/007		6,435,397.00	0.00	0.00	0.00	6,435,397.00

Dire Dawa Administration the 2009 fiscal Year Capital Budget

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
------	------------------------------------	----------	-----	------------	------	-------

11/00/000/462/01/01/00/012	Truck purchase	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/013	Emergency budget	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/014	summer conservation works	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/462/01/01/00/015	Kentiba bulding maintance	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11/00/000/500	Municipality	574,821,573.00	0.00	0.00	0.00	574,821,573.00
11/00/000/510	Municipal Admin. & General	291,451,357.00	0.00	0.00	0.00	291,451,357.00
11/00/000/512	City Manager's Office	178,901,357.00	0.00	0.00	0.00	178,901,357.00
11/00/000/512/01	Support and Advisory	178,901,357.00	0.00	0.00	0.00	178,901,357.00
11/00/000/512/01/01/00/001	Overhead for Houng Projects	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11/00/000/512/01/01/00/002	Septic Tank Building project on five selected sites	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/512/01/01/00/003	Commuinial use house building project on five selected sites	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11/00/000/512/01/01/00/004	Soil Test project	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/512/01/01/00/005	Store Building Project	2,771,572.00	0.00	0.00	0.00	2,771,572.00
11/00/000/512/01/01/00/006	Diredawa urban area pure water and sanitation project	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
11/00/000/512/01/01/00/016	capacity building and study project (Maching)	503,958.00	0.00	0.00	0.00	503,958.00
11/00/000/512/01/01/00/018	Capacity bulding/ training,workshop and office eqipment	1,125,827.00	0.00	0.00	0.00	1,125,827.00
11/00/000/512/01/01/00/019	Melka Jebdu Pure water expansion project	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11/00/000/512/01/04/00/001	Three city bus purchasing project	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/513	Law Enforcement and Public Sefety Services	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/513/01	Support and Advisory	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/513/01/01/00/004	Awareness creation and Capacity building project for illegal activity project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11/00/000/515	Land Development & Administration Authority	112,250,000.00	0.00	0.00	0.00	112,250,000.00
11/00/000/515/01	Support and Advisory	112,250,000.00	0.00	0.00	0.00	112,250,000.00
11/00/000/515/01/01/00/001	land admenisteration transisional service office procurement of eqipment,capacity building traing project,socio economic study for informal setilement project	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
11/00/000/515/01/01/00/002	Information technology infrastructure divelopment improvement project	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11/00/000/515/01/01/00/003	G+4 bulding constraction	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
11/00/000/515/01/01/00/006	Diredawa Adminstration and Shinile Zone	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
11/00/000/515/01/01/00/007	Preparation of Skethe map for rural centers	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
11/00/000/515/01/01/00/008	Land inventory project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11/00/000/515/01/02/00/001	Urban plan project	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
11/00/000/515/01/06/00/001	Expansion area Land Preparation and infrastructure construction project (Melka Jebdu No 2)/27.7 Hectar/	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
11/00/000/515/01/06/00/004	Expansion of land and establishing infrastructure development Project(Melka Jebdu)	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
11/00/000/515/01/06/00/005	Expansion of land and establishing infrastructure development Project(Melka Jebdu no 2)	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
11/00/000/520	Municipal Economic	255,733,527.00	0.00	0.00	0.00	255,733,527.00
11/00/000/522	City Cleaning and Beautification Agency	10,635,452.00	0.00	0.00	0.00	10,635,452.00
11/00/000/522/01	Support and Advisory	10,635,452.00	0.00	0.00	0.00	10,635,452.00
11/00/000/522/01/02/00/007	construction and development for public park(milliniem park section-II)	6,435,397.00	0.00	0.00	0.00	6,435,397.00

የደንቅ አስተዳደር 2009 ቀን አመት የነጥታ ቀን አርብ

ከፍ	የመግለጫ መ/ቤት / ጥርጉም / የሥራ ክፍል	የመ/ቤት	ገዢ	አጭታ	ገዢ	ፈጻሚ
----	-----------------------------	-------	----	-----	----	-----

					ብር	
11/00/000/522/01/02/00/008	ማ.ለ.ኋ.ም ጥርክ ቃንበት ከት-ተል ስራ ጥርቃኑት	167,236.00	0.00	0.00	0.00	167,236.00
11/00/000/522/01/02/00/013	1 የሀገብ መግዳኛ በተቶ ቃንበት ጥርቃኑት	278,720.00	0.00	0.00	0.00	278,720.00
11/00/000/522/01/02/00/014	10 የጋራ መግዳኛ በተቶ ቃንበት ጥርቃኑት	713,024.00	0.00	0.00	0.00	713,024.00
11/00/000/522/01/02/00/015	የመቋጂር በታ ጥናት	436,763.00	0.00	0.00	0.00	436,763.00
11/00/000/522/01/02/00/016	ራሳዕስንግ ሰንተር ቃንበት	451,770.00	0.00	0.00	0.00	451,770.00
11/00/000/522/01/02/00/018	የመለሰ ሚኖዋ ማስታውሻ መናሸሽ አጥር ቃንበት	375,276.00	0.00	0.00	0.00	375,276.00
11/00/000/522/01/02/00/019	የሀገብ ግራን እርያ ተከላ ጥርቃኑት	1,236,351.00	0.00	0.00	0.00	1,236,351.00
11/00/000/522/01/02/00/020	የሀገብ መናሸሽ ጥናት እና ይህንን	540,915.00	0.00	0.00	0.00	540,915.00
11/00/000/523	የመንግሥት ባለቤልዎን	245,098,075.00	0.00	0.00	0.00	245,098,075.00
11/00/000/523/01	የምክር እና ዳጋፍ ስሌዳ	245,098,075.00	0.00	0.00	0.00	245,098,075.00
	የ5 ካ.ሜ የመጠር መንገድ (Gravel road) 2007 ሲሆ ጥርቃኑት	4,941,986.00	0.00	0.00	0.00	4,941,986.00
11/00/000/523/01/01/00/002	0.5 ካ.ሜ የኋርፍ መከላከል ቃንበት	3,055,172.00	0.00	0.00	0.00	3,055,172.00
11/00/000/523/01/01/00/005	የ5.7 የተከለደት አስፋራት ቃንበት ጥርቃኑት	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
	ብተሙረጋ የከተማው መንግሥት ላይ ማረጋገጫ በረሱን የሚሰራ የመንገድ መብራት ኦርታት ጥርቃኑት (10 km)	2,543,390.00	0.00	0.00	0.00	2,543,390.00
11/00/000/523/01/01/00/009	የመንግሥት ድጋፍ ክተማው ይህንን ጥናት	940,425.00	0.00	0.00	0.00	940,425.00
	የ0.5 ካ.ሜ የመጠር መንገድ (Gravel road) ሲሆ ጥርቃኑት (new 2008)	4,631,460.00	0.00	0.00	0.00	4,631,460.00
11/00/000/523/01/01/00/021	የ10 ካ.ሜ የመንገድ መብራት ጥናት ሲሆ ጥርቃኑት	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/523/01/01/00/022	5የተለያየ የምህንድስና መሳሌገኘ መሰራምዎች ጥና	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/023	የ6ከ.ሜ የአስፋራት መንገድ ደረጃ ማኅድን ጥርቃኑት	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/024	የ 1.5 ካ.ሜ የተከለደት አስፋራት (ጥርቃኑት) ልሳ ሆቴል	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/025	የኋር ድጋፍ የተከለደት ጥርቃኑት	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	የአሁን ድጋፍ የተከለደት ጥርቃኑት (የፈረሰው)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/027	10 K/M ከበላ ሰቶን ቃንበት ጥርቃኑት	6,379,687.00	0.00	0.00	0.00	6,379,687.00
	የ3ከ.ሜ የኋርፍ መከላከል የፊብ ቃንበት ጥርቃኑት	8,105,955.00	0.00	0.00	0.00	8,105,955.00
11/00/000/523/01/01/00/032	የመጠር መንገድ ለሆ ጥርቃኑት(45 ካ.ሜ) (MDG)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/033	የ3000ከ.ሜ ቁከላም ቃንበት ጥርቃኑት (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/530	ማዘዣ.ቁጥር.ታዋዣ መሆኔዎች	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532	የቁራራት አገልግሎት	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532/01	የምክር እና ዳጋፍ ስሌዳ	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532/01/01/00/001	አዲስ ቁራ ቃንበት	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
11/00/000/532/01/01/00/003	አዲስ ቁራ ቃንበት የአጠቃላይ ልይት ወርሃ ሲሆ ጥርቃኑት	2,420,411.00	0.00	0.00	0.00	2,420,411.00
	የአዲስ ቁራ ልይት ይህንን ልሳው እና የግንባት ከተ-ተል ጥርቃኑት	383,985.00	0.00	0.00	0.00	383,985.00
11/00/000/532/01/01/00/006	የአዲስ ቁራ ቁሳቀስ አቅርቦችና መግጣዎች ጥርቃኑት	20,332,293.00	0.00	0.00	0.00	20,332,293.00

Code	Public Body / Program / Sub Agency	Treasury	Rev	Assistance	Loan	Total
11/00/000/522/01/02/00/008	supervision for public park development project(millenium park section1)	167,236.00	0.00	0.00	0.00	167,236.00
11/00/000/522/01/02/00/013	1 Public latrine construction project ULGDP	278,720.00	0.00	0.00	0.00	278,720.00
11/00/000/522/01/02/00/014	10 Communal latrine construction project (maching)	713,024.00	0.00	0.00	0.00	713,024.00
11/00/000/522/01/02/00/015	study for Development of cemetery Area (Maching)	436,763.00	0.00	0.00	0.00	436,763.00
11/00/000/522/01/02/00/016	Transfer station and Recycling center constraction ULGDP	451,770.00	0.00	0.00	0.00	451,770.00
11/00/000/522/01/02/00/018	Meles Zenaw Memorial park fence constraction (Maching)	375,276.00	0.00	0.00	0.00	375,276.00
11/00/000/522/01/02/00/019	Public green area plantation project (maching)	1,236,351.00	0.00	0.00	0.00	1,236,351.00
11/00/000/522/01/02/00/020	Detail study and design of puplic parks (maching)	540,915.00	0.00	0.00	0.00	540,915.00
11/00/000/523	Roads Authority	245,098,075.00	0.00	0.00	0.00	245,098,075.00
11/00/000/523/01/01/00/001	Support and Advisory	245,098,075.00	0.00	0.00	0.00	245,098,075.00
11/00/000/523/01/01/00/002	5 K.M Urban gravel road consteraction project 2007 (ULGDP)	4,941,986.00	0.00	0.00	0.00	4,941,986.00
11/00/000/523/01/01/00/003	0.5 k.m Flood protection wall consteraction ULGDP	3,055,172.00	0.00	0.00	0.00	3,055,172.00
11/00/000/523/01/01/00/005	5.7 conceret asphalt constraction project	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/007	10 k/m Solar stright lighting supply & installation along the selected routes (matching)	2,543,390.00	0.00	0.00	0.00	2,543,390.00
11/00/000/523/01/01/00/009	Road and Driange net work design study (Maching)	940,425.00	0.00	0.00	0.00	940,425.00
11/00/000/523/01/01/00/017	0.5 K.M New (2008) Urban gravel road consteraction project ULGDP	4,631,460.00	0.00	0.00	0.00	4,631,460.00
11/00/000/523/01/01/00/021	10 km road light maintainance project	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11/00/000/523/01/01/00/022	five different kinds of engineering use material purchase project	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/023	6Km Asphalt road upgrading project	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/024	1.5 KM Concrete Asphalt project/Ras Hotel-miderebabure/	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/025	Goro Bridge construction project	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/026	Sabian Bridge construction project Melka Jebdu Road/	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/027	10 K/M kobele stone road construction ULGDP	6,379,687.00	0.00	0.00	0.00	6,379,687.00
11/00/000/523/01/01/00/028	3 km flood protection wall construction project (maching)	8,105,955.00	0.00	0.00	0.00	8,105,955.00
11/00/000/523/01/01/00/032	Construction of 45 km Rural Road (URRAP) at different kebele (MDG)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11/00/000/523/01/01/00/033	Construction of Check Dams 3000 k/m (MDG)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11/00/000/530	Municipal Social	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532	Abattoir Service	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532/01	Support and Advisory	27,636,689.00	0.00	0.00	0.00	27,636,689.00
11/00/000/532/01/01/00/001	The new Abattoir building project	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
11/00/000/532/01/01/00/003	General site for the new abator consteraction project (ULGDP)	2,420,411.00	0.00	0.00	0.00	2,420,411.00
11/00/000/532/01/01/00/005	Design Review & construction supervision for Abattoir Site infrastructure work (ULGDP)	383,985.00	0.00	0.00	0.00	383,985.00
11/00/000/532/01/01/00/006	Abattior plant and equipment supply and installation (ULGDP)	20,332,293.00	0.00	0.00	0.00	20,332,293.00